



# ኢትዮ

## 4ኛ ከኬይ

### የጠምህር ማንኛያ

አዘገጃጀት:-

የሰራ የሻው  
70290 ታደሰገርግል

አጭና:-

በጀት ስርጓዱ

ገዢ ገብጥ:-

ከኬይ ደብዳቤ  
ዶሮው አስተዳደ



AL GHURAIR  
PRINTING AND PUBLISHING LLC

የኢትዮጵያ ፈደራዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ትምህር ማንኛያ

## የሚሸፍ

የዘመን መጽሐፍ የኢትዮጵያ ህርቃዊ ማኅናዎች ገዢዎች የተገኘው በአጠቃላይ የትምህርት ጥረት ማሽኑም ፕሮጀክት (GEQIP) አማካኝነት ነው:: የኋር ሪፖርቱ የኋር የኢትዮጵያ በአገልግሎት የሚገኘው ተምህርት በቅርቡ ከ1ኛ-12ኛ ክፍለው የሚሰጠውን የትምህርት ጥረት ማሽኑል ነው::

የኢትዮጵያ ፌዴራል የመከራከሪያ ስቴብልኩ መንግስት ለGEQIP የዋልውን ገዢዎች የገዢዎች በበድር/በእርዳታ ሲሆን በደረሰ/ እርዳታውን የሰጠት የለምአቀፍ የልማት ማህበራት (IDA): ፫ስት ጥረቱ አንቀጽ-ሽ ከተለተኩ ፊርማ (FTI CF) እና ለለውም የልማት አጋርቶ ማለት የፈጸምና፣ የኢትዮጵያ የልማት ማህበር፣ የኋር የኢትዮጵያ የታሳቸው የእርዳታ ድርጅት አለምአቀፍ የልማት የኋር (DFID) ፍጥመ::

ሁሉም በዘመን መጽሐፍ የማይታል በርካታ ባለሙያና ድርጅቶች ይህ የመምህር መምሪያ የተማሪ መጽሁፍ እውን እንዲሆነ ያልተቀበበ ድርጅቶች ለተተዋል:: በዘመን የትምህርት ማንሳድር የሰነድዎች ያቀርባል::

© በኢትዮጵያ ፌዴራል የመከራከሪያ ስቴብልኩ የትምህርት ማንሳድር

1ኛ እትም፣ 2004 ዓ.ም

ISBN 978-99944-2-228-9

የአዲ-ተሩ አቶሚና አነቶሚ ድርጅት

የፖ.ሳ.ቁጥር 5613

ቁጥር:

የተዘጋጀ የአዲስ አበባ

ከተሱ አንቀጽና አስተማ ቤት/የተ/የግ/ማህበር

የፖ.ሳ.ቁጥር 100767

አዲስ አበባ

ኢትዮጵያ

ዚህ በመተባበር ይህን መጽሐፍ ለኢትዮጵያ የትምህርት ማንሳድር አዘጋጅቶው አትመው:: አስፈላጊው::

ሁሉም የሀገር መብቶች ተከበረዋል::

የዘመን መጽሐፍ ከፍል በተለያዩ መሳሪያዎች ያለባለበቱ የቁድማማ ፊ.ቁድ እንደገና ማሳተም፣ ማሳራጂዎች፣ ማከማቻትና መልስ መጠቀም እንደማይገኘል የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የኤሌክትሮኒክስ ንጂዚት ማዘጋጀ አዋጅ ቁጥር 410/2004 የከተሱ የተዘጋጀ መብቶች ጥበቃ አዋጅ 10ኛ አመት ቁጥር 55 አዲስ አበባ ቁልጊ 19, 2004 ይከለከለል::

የሰነድና የዘመን መጽሐፍ ለማክበር በተቋላን መጠን የሚፈለጊንን ጥረት ሁሉ አድርጋናል:: ለኋይ በስተቀር ለማቅረብ የተዘጋጀ አስፈላጊውን አውቃና እንደምንሰጥ ለመግለጫ እንወሰን::

**መግለጫ..... i****ምስራቅ አንድ፡- መሰ ቁጥርና እነዚህ 1,000,000**

1.1 እነዚህ 10,000 የስ መሰ ቁጥርና ክስ እ.....	2
1.2 የ1,000፡ 10,000 እና 100,000 ቀዘታች .....	5
1.3 እነዚህ 1,000,000 የስ መሰ ቁጥርና .....	14
1.4 የቀጥር በተ ጥሩ በባለ 6 ሆሮ መሰ ቁጥርና .....	15
1.5 እነዚህ 1,000,000 የስ መሰ ቁጥርናን ማውፊልና	
በቅድም ተከተል ማስቀመጥ .....	17
1.6 የቀጥርናን አቅራቢ ወጪዎች በሚጠገናት መፈለግ .....	21

**የምስራቅ አንድ ማጠቃለም መልመዳ መልክቶ ..... 25****ምስራቅ ሆኖት፡- እነዚህ 1,000,000 በስ መሰ ቁጥርና ስራ አሳቸው  
የሚሰብ ስለታች**

2.1 እነዚህ 1,000,000 የስ መሰ ቁጥርናን	
መዲመርና መቀነስ .....	28
2.2 ቀዘታችው ከ1,000,000 የሚያገኙት መሰ	
ቅጥርናን ማባዛት .....	34
2.3 እነዚህ 1,000,000 የስ መሰ ቁጥርናን በባለ አንድ ሆሮ	
መሰ ቁጥርና በ10 ማካፈል .....	41

**የምስራቅ ሆኖት ማጠቃለም መልመዳ መልክቶ ..... 44**

## **ምዕራፍ ሂሳብ:- ከፍል፫ዣና አስርዳሮች ቅጥር**

3.1 ከፍል፫ዣ የአንድ መሰ ነገር ከፍል፫ .....47
3.2 ተመሳሳይ ሆኖ ይገኘውን ከፍል፫ዣ ማወያዙርና በቅድም ተከተለ ማስቀመጥ .....52
3.3 ተመሳሳይ ሆኖ ይገኘውን ከፍል፫ዣ መድመርና መቀነስ .....55
3.4 እኩ ከፍል፫ዣ .....56
3.5 እስረታዊ መጀና እና አስርዳሮች ቅጥር .....58
3.6 እስከ ሁሉት አስርዳሮች የቀጥር በጥቃቄ ይገኘው አስርዳሮች ቅጥርና ማወያዙርና በቅድም ተከተለ ማስቀመጥ .....61
3.7 እስከ ሁሉት አስርዳሮች የቀጥር በጥቃቄ ይገኘው አስርዳሮች ቅጥርና መድመርና መቀነስ .....63
የምዕራፍ ሂሳብ ማጠቃለም መልመዳ መልሮች .....65

## **ምዕራፍ አራት:- ሌሎት**

4.1 ፈተዴስትና መሰነት .....68
4.2 ክፍልና መሰነት .....72
4.3 ይዘትና መሰነት .....77
የምዕራፍ አራት ማጠቃለም መልመዳ መልሮች .....81

## **ምዕራፍ አማካት:- የጠበብ ምስክርና ጠጣር ምስክር**

5.1 ማዕዘናዎች አገልግሎት .....83
5.2 ነጥቦች ቅጥር መሰመርና ጠስሎች .....86
5.3 የፈከታናገልና ካራ ኪፈያና ስራት .....88
5.4 ጠጣር ምስክር .....93
የምዕራፍ አማካት ማጠቃለም መልመዳ መልሮች .....95

## **ምስክር ስድስት:- ዓላ**

6.1 ስጥቶ ደቀዱ እና ስነናድ .....	97
6.2 ስለታች በንዘ መስፈርም ባጭበት ነው .....	99
6.3 የንዘ መስፈርም ባጭበትን ማወቅዎች .....	100
የምስክር ስድስት ማጠቃለያ መልመድ መልሰቶ .....	102

## **ምስክር ስብት:- መረጃ አዋጅ**

7.1 የመረጃዎችን በር ገጽ ፭፻ መስፈት .....	104
7.2 የበር ገጽዎችን መተርጋማ .....	106
7.3 በዚህ አሰጣጥ እና የሚደርሱ መስቀል ቅጽዎች አማካይ .....	108
የምስክር ስብት ማጠቃለያ መልመድ መልሰቶ .....	111

<b>ቍል መዝከፍት</b> .....	113
-----------------------	-----

<b>፪፯ ክፍል የአገሪግ መርሆ-ትምህርት</b> .....	114
-------------------------------------	-----

## የኢትዮ የማስተማር ስነ-ዘም ትርጉምና ፍና ፍና አድዋ

መማር ለከ ተቀምጧን እንደምናየው እንደ ስፖርት ወዳድር ለመሰላ  
አይችልም:: ተማሪዎች ክፍል ወሰጥ ቁጥር በለው መምህራዊትዎን  
በማድመጥና ቅመርን ምምድድ በፊተና ወቅት መልሬቶዎን  
እንደአስፈላጊነቱ በታ በመመለስ በተገኘ ለማሩ አይችሉም:: በመሆኑም  
የግድ ስለሚማሩት ነገር መናገር፤ መሞኑና ቁጥር በለው ካቀሰሙት  
ዶወቂት ጋር ማዘመድ መጀልና በየዕለት ንጉቶዎች ወሰጥ  
እንደአስፈላጊነቱ መጠቀም መጀል ይኖርባቸዋል::

ለእንደ ክፍል ገዢ የሚመለበው ስሜት በአብዛኛው በጣም ትንሽ በመሆኑ  
በተሸጠው ገዢ ተማሪዎች መቅሰም መይም ማወቂ የሚገባቸውን  
ዶወቂት በአግባቡ እንዲገነዘብ የሚደረግ ዘላፈነት በመምህሩ ላይ የወደቀ  
ነው:: ይህም የሆነ የሚከተሉት መሞኑና በሚያሳተምረው የትምህርት  
ዓይነት በቁ ዶወቂት የተከለ እንደሚሆን ስለሚታመኗ ሻው:: ነገር ገን  
በተውን ገዢ ለጠቀሙ የሚታየው የማስተማር በዚ በተለዋዋ ገለጽ  
(Lecture) በታ ሻው::

እንደሚታወቁው ገለጽ (Lecture) በማስተማር ስነ በዚ ወሰጥ እንዲና  
በአብዛኛው የተለመደው ዓይነት ሲሆን፤ በዚ ወቅት ተማሪዎች ክፍል  
ገዢውን መሰራ የሚሰጠውን ትምህርት የመከታተል ትክራታቸው በጣም  
ዘቅተኛ ስለሚሆን በተ ቁጥር ስርዓት እንደረጋገጫው ይኖርቸዋል::  
የዝኑቃቃው በአብዛኛው ጥሩ ስለቆወ ላይ የተዘሩትን መረጃዎች  
ፍጥነት በተሞላበት እኩረን በመገልበጥ ስለሚጠመዲ ስለሚማሩት ነገር  
የራሳቸውን ሁኔታ ለመጨመር ወይም ጥያቄ ለመጠየቅ ገዢ  
አይኖራቸውም:: ስለዚ ተማሪዎች ተጠበቃን እወቂት እንዲጠበ  
ከተፈለጊ መምህራን የተሰለ የማስተማር ስነ-ዚ እንዲጠቀሙ  
ያስፈልጋል:: ከነዚህም እንዲና በአሁን ስሜት በለው ካቀሰሙት  
አየነ የመጠው አሳታቸ የማስተማር ስነ በዚ ሲሆን ከዚ ቁጥር ገለጽ

ብቻ ይጠቀሙ. የነበሩ መምሃራን በተጨማሪ ወይም በአማራዊነት  
እንዲጠቀሙ. ጥሩ ሆኖል::

### ከኩታ የሚስተማር ስነ-ዘዴ ማኅድንዎ?

ከኩታ የሚስተማር ሁኔታው በቀለሳ ሲተረካም ተማሪዎች ሰላም ማሩት  
ርዕስ/ ውስጥ ጉዳይ ላይ አድማዋ በቻ ስይሆኑ ውኅው ተዋናይ በመሆኑ  
ጠለቅ በለው እንዲያሰጠ፡ ሁኔታ ወይም አስተያየት እንዲሰጠበት  
የሚያስተላቸውና የተማሩትን ዕውቅት የሚያያዙናበትን ቅለታ  
እንዲከተት የሚረዳቸው የሚስተማር ስነ-ዘዴ ነው፡፡ በተጨማሪም  
የቀስመትን ዕውቅት ከጋደኛቸው ወር በመወያየትና በመጠያየቱ  
ማግኘዣ መገንባ እና መመዘን ያስተላቸዋል፡፡ በዚህ ወቅት የመምህሩ  
ዋና የሥራ ዳርሻ ሁኔታዎችን ማመቻቸትና እንዲከሰፈለገነቱ እንማ  
ማድረግ ይሆናል፡፡

ይህን የሚስተማርና ስነ-ዘዴ በከፍል ወሰኑ ለመጠቀም በዚህ የተለያዩ  
ስልቶች ሲኖሩ በዋናነት በእንዲኛ ደረጃ ለመቻመርና ስይከል ተማሪዎች  
የምንጠቀምባቸው ጥን የሚከተሉት ዓቸው፡-

#### 1) በበድን መማር (cooperative learning)

ይህ የሚስተማር ሲልት በአጠቃላይ በከፍል ወሰኑ የሚገኘ  
ተማሪዎችን ከ4-6 በሚሆኑ በድጋፍ በመመልከት እንዲወያየኝ  
ጥያቄዎችን በጋራ እንዲሰሩ በማድረግ በተማሪዎች መካከል  
ከግለጾነት ይልቅ በበድን የመስራትን፤ የመግባትና ተያቄ  
የመስራት ቅለታን ያቆጠሱ፡፡ በዚህ ጊዜ መምህሩ ከእንዲ በድን  
ወደ ለለኩዎ በድን በመዘዋወር ዳርሻና ማጠረቻቸ በመስጠትና  
እንዲከሰፈለገነቱ ተማሪዎችን ለበለጠ ሥራ የሚያሳሳ እናቻቄ  
ጥያቄዎችን ይጠይቷል፡፡ በተጨማሪም እያንዳንዱ በድን የራሳ  
መራ ሰላምናው የበድኑን ሥራ ለከፍል ተማሪዎች ላይ ለ  
በማድረግ የበለጠ ወይም እንዲኖር ያስተላቸዋል፡፡

## 2) በጠዥታ መግር (Games)

ይህ የማስተማር ስነ-ዘዴ ተማሪዎችን በከፍተኛ ሆናቸው በማነሳሳት ባብዕቃው መሰረታዊ ክህሎትና አዲስ ጽንመ-ሆኑን ለማስተዋወቁና የካናድታዊ አስተሳሰቢነት ለማዳበር ይረዳል:: በተጨማሪም ተማሪዎች በጠዥታው በመመሰጥ ለትምህርና በት አመለካከት አንዳኖራቸው ያስታላል::

## 3) ወደ አዲስ ግኝት እንዲደርሰ መምራት ( Guided discovery)

በዚህ የማስተማር ስነ-ዘዴ ባብዕቃው መምህሩ ተከታታይነትና ቅድሚያ ተከተል ያላቸውን አስፈላጊ በማሳየት ተማሪዎች የትምህርና የኩስ-ሆኑን ወይም ማጠቃለያ በረዳቸው እንዲሰጠ ማስታረሰ ነው:: በአጠቃላይ ተማሪዎች ወደሚፈለገው ማጠቃለያ ለመድረሻ ስራታለ በቀሩ ተስፋ ለቀርቦ ለለማቻቸው እንደአስፈላጊነቱ ክርክቶን በመጠቀም ተጨማሪ ፍንጭታዊ መሰጠት ያስፈልጋል:: የተስጠት ፍንጭታዊ ተማሪዎችን ወደሚፈለገው ቁመር ወይም ማጠቃለያ እንዲደርሰ ይረዳቸዋል::

## 4) የቤተሙከራ ክፍል (Laboratory approach)

ይህ የማስተማር ስነ-ዘዴ ባብዕቃው “በተሞባር መማር” በማል የሚታወቁ ለሆነን ዓላማውም ተማሪዎች ላቀቂ የኩስ-ሆኑን የመረዳት ቅሉጊ እንዲያደርጋ ማድረግ ሆኖ በአጠቃላይ ወደ አዲስ ግኝት እንዲደርሰ የመምራት ስነ-ዘዴ ዓይነ በማጠመር ይሰጣል::

## 5) ተያቄዎችን መሰራት (problem solving)

ጥያቄን የመሰራት ቅሉጊ ወርቅ የሂሳብ ትምህርናን ለመረዳትና ለማውቅ እንደ አስከል የሚታደግ የማስተማር ስነ-ዘዴ ነው:: የሂሳብ ትምህርና መቆሚታዊ የሚለካው በፊልት ተፊልት ነው ወሰኔ ለማያዝተሙ ቅጂዎች የንግድ የህል መሰል መፈለግ ያስታላል ለማለው ተያቄ መሰል መሰጠት ለቻል በቻ ይሁናል::

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት የሚሰጥምን ስነዎች በተቋሙ አሳታፊ  
የሚሰጥምን ስነዎች ማይሆኑ በእብዛዣው የሂሳብ መምህራን  
እንደአስፈላጊነቱ በተናጠል ወይም በመቀለቀል በከፍል ወሰኑ በቀለለ-  
በመጠቀም ወጪታማ ልደድርጋቸው ሰለማያስተካቸው ነው::

የተከታታለ ምክንያት አዲስ ብሔር

ምዕስ ማለት የጊዜ ማለት ነው?

ተርጉሚነት፡ የምኬና ማለት ስለተመገዢቶችን የትምህርት አቀባበ  
ለመረዳት መረጃ በማሳሳቢ በመማር ማስተማር ዘረየም ያጠሙ-  
ቁጥርቶችን ለይቶ በማውጣት ፕሮጀክት በተሻለ መንገድ ለማካራድና  
በተጨማሪው፤

- ተማሪዎችን በየደረሰቸው ለመለያትና ወደ ተከማማ ጥርጋራም ለመመድብ
  - ለምክር አገልግሎት
  - የተማሪዎችን ወጪት ለማሳወቂ
  - ለማኑቃቁያ
  - ተዘዴዎን የበቃት ማረጋገጫዎች ምርጥናዎች ለመስጠት የምንጠቀምዎች በይሮናዎች::

**ተርጉም 2:** ተከተታይ የሚዘገበ ማለት ተማሪዎች በተማራት እናምህርት  
መስረት የሚጠበቅባቸውን የመማር በቃት የሚን ያሆል እንዳለከ ለማዋቅና  
በቀጣይ ወጪቱን ለማሻሻል የሚን ማድረግ እንዳለባቸው ለማዋቅ  
የሚፈልግና በትናምህርቱ ሂደትና ማጠቃለያ ላይ የሚከሂደ የምዘገበ ስልት  
ነው::

ምንም እንዲን ተከታታይ ምዘና አውትር የሚከሂድ በመንም መግለጫ  
በዋናነት ማወቅ ያለበት ተከታታይ ምዘና በቻውን የሚፈለገውን ለውጥ  
ለያመጥ አለመችለ ነው:: በመሆኑም የተገኘውን ወጪት መስረት  
በማድረግ የመማር ማስተማር ሲደረሰን ለማሽኑል መጠቀም ይኖርበታል::  
ለምሳሌ ተማሪዎች ወጪቱን ማሽኑል በቻ ስይሆን አንዳት ለማሽኑል

እንደሚታለ ተጠው ጥገና-መልስ በመሰጠት:: በዚህ ሂደት ተማሪዎች ከተማሩት ወሰጥ የተወስነውን ድንብ- ሁኔታ እንዲልተረዳት ከታወቂያን ተቋጥት መሰረት በማድረግ መምሃር የማስተማር ዘዴውን ማሻሻል ይኖርበታል::

ተከታታይ ምዕባ በሁሉት ዓይነት ከፍለው ይከላላል:: እነዚህ በመማር የሂደት ተከታታይ ምዕባ (Formative Continuous assessment) እና አጠቃላይ ተከታታይ ምዕባ (Summative Continuous assessment) ዓይነ::

## 1. የሂደት ተከታታይ ምዕባ ትርጉም

ይህ የምዕባ ዘዴ የተማሪዎችን የመማር ቤትቸነት፣ የመረዳት፣ አቅም፣ በትምህርቱ ወቅት የከበደቶችውን ለይቶ ለማወቅና የመማር ማስተማር ሂደቱ ምን ያህል ወጪታማ እንደሆነ ለማወቅ የሚረዳ ነው:: የሚከናወነውም የመማር ማስተማር ሂደቱ እየተካሂደ ሲሆን በቀሚታውም የተማሪዎችን የመቀበል ተለዋናና የመምሃርን የማስተማር ዘዴ ለማሻሻል ነው::

## 2. የአጠቃላይ ተከታታይ ምዕባ ትርጉም

ይህ የምዕባ ዘዴ የመማር ሂደት ወጪትን የመመዘን ተማሪ ለይ በማተከር ተማሪው ስለተማሪው ትምህርቱ ምን ያህል ዕውቅት እንዲቀሰሙ ለማወቅና በዚህም መሰረት ወጪቱን ለማሳወች፣ ተጠውን ስርተኞች፣ ለተማሪው ወለደኛና ለት/ቤቱ አስተዳደር ሰራሽት ለማድረግ ይረዳ ዘንድ የምንጠቀምበትና በተጨማሪም ተማሪው ወደሚቀጥለው ከፍል ለማለኩ ማረጋገጫ ለመሰጠት የምንጠቀምበት ነው:: ይህ የምዕባ ዘዴ በአጠቃላይ የሚከኂደው ከእንደ ወይም ከተወስኑ ምስራውና መጨረሻና በፊሮስተና ማጠቃላይ ሲሆን በየትምህርቱ በቱ የሚሰጠ የማጠቃላይ ፈተናወች ለዚህ የምዕባ ዘዴ ወንጀች መሰረቶ ዓይነ::

ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከሱ የሆነቱ የምዕና ዘዴዎች መሰረታዊ  
ልዩነት ሂደታዊ ወይም ማጠቃለያ መሆናቸው ስይሆን የተገኘ  
ውጭታቸን መግምህሩ ለምን ብሎማ ይጠቀሙበታዋል የሚለው ነው::  
ለምሳሌ:- የሂዳት ተከታታይ ምዕና በዋናነት የሚከሂደው  
ለሚከተለት ፍጠራት ጉዳዮች ነው::

ሀ) የተማሪዎችን የትምህርት አረዳድ ቅጂ ለመለየትና ተስማማቅ  
የሁኔን የሚሰተማሪያ ዘዴ ለመጠቀም በየፊልፍና ለትምህርቱ  
ተስማማቅ በሁኔን መልካ የሚከሂደ ነው::

ለ) አግባብነት ያለው ግብረ-መልክ ለመሰጣት  
በመሆኑም በዘጋጀ የምዕና ዘዴ የሚገኘው ወጭታቸ ለአመቱ ማጠቃለያ  
ውጭታት ወይም ወደሚቀጥለው ክኩል ለማለና አይወለም::

በዘጋጀ የመግምህሩ መግምሮ ላይ ተከራካት የሚሰጣው በዋናነት ለሂዳታዊ  
ቴከታታይ የምዕና ዘዴ በመሆኑ ከዚህ በታቸ ተንሸ ካርከር በለመልካ-  
ቀርበል::

**ቴከታታይ ሂደታዊ ምዕና የመማር ማስተማር ሂደት እንደሸው ከፍድ  
ነው::**

በዘጋጀ በይዝኑው ከ/ዘመን በዘጋጀ የተለያየ ጥሩ ጥሩ የሚሰተማሪያ ስልቶች  
እሉ:: የተማሪዎችን የትምህርት አቀባበ በማጥናት ወጭታቸው  
የሚሻሽልበትን መኖትና የመሻት ዘዴ እንዲ ተከታታይ መቆበኛ የምዕና  
ዘዴ ነው:: በመሆኑም ተከታታይ መቆበኛ ምዕና እንዲ የሚሰተማር  
ሥነ-ዘዴ ለቁጥር ይቻላል::


### **የሂዳት ተከታታይ ምዕና የዘጋጀ መርሆ**

ቴከታታይ የምዕና ዘዴ ሲንፈ የምዕና መሰረያ አይደለም::ምክንያቱም  
ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከሱ ወነዶች ዓለማው በተገኘው መረጃ  
መሰረት የተማሪዎችን የትምህርት አቀባበ ቅጂ ለማቃለል ነው::  
ለዘጋጀ መኖትና ለመሻት የተለያየ የምዕና ዘዴዎች ለካሂደ ይቻላል::  
ነገር ገን እነዚህ ዘዴዎች ምዕናውን ሂደታዊ ለደረርጋት አይቻላም::  
ለምሳሌ፡ ተማሪዎች የተሰጣቸውን የክኩል ሥራ ሲሰሩ መመልከት

በዚህን ሂደት ተከታታይ የምዕስ ነው ሌሎች አድራሻው:: የዚህንያቸው የዘመና የምዕስ ነው ወጪው ተግባር ከምልከታው መረጃ ወይም ገንዘብ መሰረት ተማሪዎችን የመማር በቁጥጥውን እንዲያሳሽለ መርሃት ስለሆነ ነው::

የመጀበኛ ተከታታይ የምዕስ ዓይነ ማህተም ለንሰላታማ መሆኑ ለሆኑ ይህም ማለት መምህሩና ተማሪዎች በዋናነት የሚያተካናት በመማር ወጪቱ፣ ላይ ሆኖ ትምህርቱ እየተሰጠ ባለበት ምት በመሆኑ የንድ የህል ከሚጠበቀው ወጪቱ እንዳቀረቡ ወይም እንዳራቀ በሚገኘንዘበ ወደዘመናው እንዲጠገኗ ማገኘና ይህንኑ በተደረጋጋሚ ማከናወን ነው::

#### የሰነድ:



በመሆኑም ወደሚፈለው ግብ ለመጀራለ መምህሩና እያንዳንዱ ተማሪ ከዚያ ትምህርት የንድ ወጪቱ እንዲሚጠበቅ ተንቃቁው ማውቅ ይገባቸዋል:: ይህንኑ ከግብ ለማጀራለ መምህሩ እንደአስፈላጊነቱ ከተማሪዎች የንድ እንዲሚጠበቅ ማስገኘነበት ይኖርበታል:: በተጨማሪም

ተማርምች ስለተማሩት ነገር ሚኒስቴር የህል ባንክ እናዳላቸው እናዳናገፍና  
ግለ- ማምጣማ እናዳደርሱ በማበረታቻት ወደሚፈለው ወጪት  
እናዳደርሰ ማገኘነ በቀጣይ የተሳለ ወጪት ለማቅመት ሚኒስቴር ማድረግ  
እናዳለባቸው ማስተካከለበና መርካት ያስፈልጋል::

ከዚያት ተከታታይ ሚኒስቴር የሚገኘ መረጃን ለተለያዩ ዓለማውኝ  
ልንጠቀምባቸው እናቸለበን፣ ከነዚህም መከከል፤

1ኛ) ስለተማርምችን ተንተራ፤ ይከተማለ፤ የመማር በህረተውንና  
ስብሰናቸው በዓመቱ መቻመርያ ሌሎ የምንሰጠውን ማሞት  
ለመለከት፤

2ኛ) **የኢያንዳንዱን ተማሪ የትምህርት ፍላጥት ለመመርመር**  
እያንዳንዱ ተማሪ ሚኒስቴር የህል እናዳለባቸው ሚኒስቴር እናደሚፈለግ  
በመገንዘበ ሚኒስቴር የሚከተማር ዘዴው ለመቀም እናዳለበን  
ለመውሰን፤

3ኛ) **የቡድን ፍላጥት ለመመርመር**  
ቦጥቅለ የከፍል ተማርምች ሚኒስቴር የህል መሽከል እናዳለያ ለማውቅና  
የትኩቸውን ርዕስ ጥሩ በድርሃዊ ማስተማር እናደሚገባን ለመለየትና  
በለም የከፍል ተማርምች ለቀጣይ አዲስ ትምህርት ሚኒስቴር የህል  
ዘግቻ መሆናቸውን ለማውቅ፤

4ኛ) **ምን መማር እናዳለባቸው ለማቀድ**  
ተጠውን ትምህርት ለመሰጠት ማቀድና ወደ ተማሪ ለመለውጥ  
በለም ሚኒስቴር የሁሉም ርዕስ ጥሩ ለመጨመር ወሰኑ ለመሰጠትና  
በከተማቸው የትምህርት ከባቢውን በተገበው ሆኖታ በማቀናቸት  
መናማ የመማር ማስተማር ከባቢ ለመኖጠር እናጠቀምበታለን፤

## የደታዊ ተከታታይ ማዘናን ለማከናዣነት ይሚሸፍ ይሞላል አዲያች

## 1) ተማሪዎችን መከታተል ፊይል

የተማረዥችን መሰኗል የምንከታተለበት ቁጥል መቀሚታው  
ለእያንዳንዱ ተማሪ የሰጠውን ግብረ መልስ ለርሃት ባለው መልከ  
የምንጭበትና ለውጥቶችን የምናይበት ሲሆን በአጠቃቄው በዘ-  
ተማረዥች ባለበት ክፍል መቀሚታው የነገራ ነው፡ ምክንያቱም  
ለየትናው ተማሪ የንግድ ግብረ መልስ እንደሰጠን ለለምንጭነትና፡፡  
በዚህ ዘዴ በመጣቀም በყዱት ለከፍል ተማረዥች በመለስ መምሃኑ  
ተገበዥን ተከራረባና ክትትል መሰጠቱን ያረጋግጣል፡፡ ነገር ገን ይህ  
እሳር በምንጭ መልከ ከተማረዥ ማርካ ወይም ወጪት ዘር  
እይገኝቸው፡፡

2) Վ-մաքո՞ւ՞ն բվե՞ր բժիշտո՞ւց յահճ ԱՅ

የሂዳት ተከታታይ የምዕስ ሲሆ በአብዛኛው ሂ-መድቦኑት እናርሱ አለው:: የዚንያቱም ተማሪው የሚጠበቀው ውጤት ሌይ ለመድረሰ ያሳያው መግኘል በደንገተኛ ክትትልና አስተያየት ሌይ ለለማመራዎች ነው:: ይህም የሁነበት የዚንያት ለለተማሪው የምናገኘው መረጃ የመማር ማስተማር ሂደቱ በማክናውንበት ገዢ በመሆኑ ነው:: መምሃሩ በአብዛኛው ለመዋቅታው የሚገበ ሂ-መድቦና ሂደታዊ የተከታታይ የምዕስ ሲሆዎች የሚከተሉት ድታው::

ሀ) የክፍልና የበት ሥራን መከታተል(ማርም)

ይህ ዘመን የሚገኘበት ተማሪዎች ለምን ስህተት እንደሰራኑ  
የፈጻሚነቶን ነው ለመረዳት ነው::

ለ) በኢትዮጵት መከተተለኝ ቤንታና ማዕጣ

ይህ ወደ ተማሪዎች በግል ለሰሩ፣ ለመያዝና የተሰጥቶን ጥያቄ  
በጋራ ለሰሩ መከታተሉና ማረመጥ የሰህተቶችን ዓይነትና ስርዓት  
በለም ጉዳድ የልሁነትዎን ሁሳን ለመረዳት ያስተካላለ፡፡

#### አ) ወይደት

ተማሪዎችን ስለሚሰሩት ነገር ማኑጋር በቀሚታው የተማሩት ነጥምህርት ምን የህል እንደገባቸው ለማውቅና ጥያቄዎን እንደሆነ መስራት እንዳለባቸው የሚከተሉትን ዘዴ በማውቅ ለምን ስህተት እንደሆነ ለመረዳት ያስተካላል፡፡ እንዳእሰራለበት፣ም ስለሚከተሉት የእስራር ዘዴ እንዲያሰራሩ መጠየቅ የበለጠ ስህተታቸውን ለማውቅ ይረዳኝል፡፡

#### ሙ) ሂ-መድቦና የሁነ የቃል ወይም የቆኔና ጥያቄ መጠየቅ

ይህ ዘዴ ተማሪዎች የገባቸውንና ድጋፍ የሚያሰራለቸውን ለመለየትና መፍትሬ ለመሰጣት ያስተካላል፡፡

#### የሚደት ተከታታይ ማዘናና መቁና እንዲሆነ እንጂቀም?

እስከ አሁን በተነሱጋርነው መስራት ተከታታይ የምዘና ዘዴ ለተማሪዎና ለመምህሩ በመርሱ ነጥምህርቱ ለይ የተቀመጠውን የሚጠበቅ ወጪትን ለማሳከት ይረዳቸዋል፡፡ በዚህ ርዕስ ለመ ሂደት ተከታታይ የምዘና ዘዴ በመማር ሂደት ውስጥ እንደሆነ መጠቀም እንዳለበን በ 3 ዓይነት ይረዳቸዋል ከፍለው ማየት ይችላል፡፡

- 1) ከዚህ ነጥምህርት በፊት
- 2) ነጥምህርቱ በማከሂድበት ውስጥ
- 3) ከዚህ ነጥምህርት በጀት
  - 1) ከዚህ ነጥምህርት በፊት መምህሩ መጠየቅና መውሰን ያለበት በማቻቻለው ከ/ዘ/፤ ስምንት፤ ወር፤ ወዘተ የዚህ ርዕስ ነው መስፈንት ያለበት የሚለው ይሆናል፡፡ ይህን ለማሳከት መምህሩ የሚከተሉው ዘዴ
    - እጠቃለይ መርሱ ነጥምህርቱን መቋጥት፤
    - ቅድም ሲል የተሰጠ ተከታታይ ሲተናወችን መፈተሻና ተማሪዎች ለማለፅ የሚጠበቅበቸውን ማውቅ
    - ቅድም ሲል የተማሪዎችን ፍልት፤ ለማኑቃቃት፤ የተጠቀመበት ሲልት መቋጥት፤

2) ትምህርኑ በሚከታይበት ወቂት

- በዚህ ወቂት መምህሩ ሲሰን መጠየቅ ያለበት::
- የምስክር ትምህርኑ በአገባበት እያሸጋ ነው?
  - ተማሪዎች በአገባበት እያተካተለኛ ነው?

ይህን ለማሳከት የሚከተሉው የተከታታይ የምዕራፍ ዘዴ ተጠቀሙ.

- ተማሪዎችን በእንዲሁ መከታተል
- ለማጠየቅት ጥያቄ የሚሰጠትን መልስ በጥሞና መከታተል
- የተማሪዎችን የርድስ በርድስ ወይደለት መከታተል
- የተማሪዎችን የክፍል ስራ ማየትና አጠቃላይ የክፍል ተማሪዎች የተማሩት ሁኔታ እንደገባዎች እናጋግጧ ወደ ማቅረብለው ርዕስ መስጠት፡ እንዳለፈለንቱ ትምህርኑ መከለስ (ወይም በድርሻ ማስተማር)

3) ካዋናው ትምህርኑ በኋላ

- በዚህ ወቂት መምህሩ ሲሰን መጠየቅ ያለበት::
- ተማሪዎች የሚጠበቀውን ወጪት ምን ያህል አሳይተዋል የሚል ይሆናል::
  - ተማሪዎች ወደማቅረብለው የመማር ሂደት ለመስጠት ኮንፈርድ ይችውን?

ይህን ለማሳከት የሚከተሉው የተከታታይ የምዕራፍ ዘዴ ተጠቀሙ.

- የክፍል ስራና መጠነኛ ተስተት መሰጠት
- ካትምህርኑ ወጪቱ የሱ በቀጥታ ተያያዘነት ያለቸውን ጥያቄዎች በቻል መጠየቅ ውስጥ የኩስ ይችው::

# የሸፍና ትንሸ

ሙሉ ቁጥር እስከ 1,000,000

የተመለከት የከፍለ ገዢ በዘመን:25

## መግቢያ

ተማሪዎች በሰነድ ክፍል እስከ 10,000 ዓላር መ.ለ. ቁጥርናን በቅድም  
ተከተላቸው በሚገባ እንዲያስታወሻ በተግባር ለሆኑ በበድን ለሆኑ  
የተለያዩ ቅዱዎችን በግልጽ ሆነ በበድን በመሰጣት ይከልልለቸው::  
ከዘመን በመቀበል በእራትና ክፍል ደንብ እስከ 1,000,000 ዓላር መ.ለ.  
ቁጥርናን ማጠፊያ:: በቅድም ተከተል ማስቀመጥ እና ሌሎች ደንብ  
የተሰጠውን ቁጥር በመሸጠኝ ወደ 10 ቤት በመቀበልም ወደ 100  
ቤት ማጠቃቃት እንዲሚማሩ ለተማሪዎች መለቅ ባለ ሆኔታ ግንዘብ  
ማስጨረሻ ያስፈልጋል::

## ከምክራኬ የሚጠበቀ የሚማር ማስተማር መጠቃቂ

- እስከ 10,000 ዓላር መ.ለ. ቁጥርናን ማንበብ መግቢያ በቅድም  
ተከተል ማስቀመጥ::
- እስከ 1,000,000 ዓላር የ10,000 እና የ100,000 ዓላርናን ማንበብ  
መግቢያ::
- እስከ 1,000,000 ዓላር መ.ለ. ቁጥርናን ማንበብ መግቢያ::
- የባለ 6 ሲሄድ መ.ለ. ቁጥርናን የቅጥር በተ ቀጋ መስዋት::
- እስከ 1,000,000 ዓላር መ.ለ. ቁጥርናን ማመልከር በቅድም ተከተል  
ማስቀመጥ::
- የቅጥርናን ቀጋ መ.ለ. 10 ቤት እና 100 ቤት እና 1,000 ቤት እና 10,000 ቤት  
እና 100,000 ቤቶች አጠቃላይ ማስቀመጥ::

**የመጀመሪያ ስምምነት የሚያስፈልግ የተመዘገበት መርቻ መሠረታዊ  
ደንብናን የመጀመሪያ ስምምነት ከሚያስፈልግ የሚሰጥማሪያ መርቻ  
ወሰጥ እስከ 1,000,000 ቤቶች የያዘ የቀጥር በት· ስንጋረጋግጣ:: መመሪ::  
ማስመራያ:: እርዳለ:: ማርከር:: የሰው ወረቀቶች:: ከላሉዎች:: የ10  
ርዕስ ቤቶችን በዚህ የሚያስፈልግ የሚያሳይ በትልቅ በሰው ወቀረት ላይ  
የተቀረብ ተከተለ:: የመጀመሪያ ቤቶችን ተከተለ የሚያሳይ በትልቅ  
የተቀረብ ስንጋረጋግጣ እና የእውራራበት የጋዢዎችን አፈላለግ የሚያሳይ በትልቅ  
በሰው ወረቀት ላይ የተቀረብ የኩል የኩል የሚያሳይ የተመረጋገጫ መርቻ  
መሠረታዊ የሚያሳይ የሚያሳይ::**

## **1.1 እስከ 10,000 ዶላ መሰ ቁጥር ክስψ**

**(3 ክፍል ጊዜ)**

### **1.1.1. የንብስ የመጀመሪያ ማስተካከል ቀጥታ::**

- እስከ 10,000 ዶላ መሰ ቁጥር ክስψ::
- እስከ 10,000 ዶላ መሰ ቁጥር ክስψ::
- እስከ 10,000 ዶላ መሰ ቁጥር ክስψ:: በቅድም ተከተል  
ማስቀመጥ::

### **1.1.2. ገዢ ሰዕስ ስምምነት በመንኛነት ዘዴም በአማራጥነት የቀረበ የመጀመሪያ ማስተካከል ክፍና ተግባራት**

በመጀመሪያ በተቀባዩ 1.1 ላይ ያለትን ጥያቄዎች ተማሪዎች በግል  
እንዲሰራቸው ያደርጋቸው:: እርዳ ጥያቄዎችን ሲሰሩ በመከከለቸው  
እየተንቀሳቀሰ በንቅት እንዲሞከሩ ማስረጃታት ያስፈልጋል:: ሲጨርስ  
የተወሰነ ተማሪዎች ወጥተው በጥቅር ሲለም ላይ መልካቹን  
እንዲሰሩ ያደርጋቸው:: ለስራቸውም ተጠሪ መሰጠት ያስፈልጋቸዋል::  
ገልፅ ያልማነለቸውን ጥያቄዎች እርዳ በጥቅር ሲለም ላይ በመዘገብ  
ማስረጃት ይጠበቃውታል:: በተጨማሪም እስከ 10,000 ቤቶችን የሚያሳይ

የቀጥር በት ስንጋረዥ አዘጋጅቶ በስንጋረዥ አማካኝነት መለያ ቁጥርችን እንዲት እንደሚሰበባ እንደሚገኘው በምሳሌዎች ማስረዳት:: ለለው ከመልመድ 1ዕ ወሰኖ የተወሰነትን ጥያቄዎች በመምረጥ የበት ለራ በመሰጠት ይሰራታቸው:: ተማሪዎች የበት ለራውን በአግባቡ መሰራታቸውን እርሱ ያረጋግጣለቸው::

### 1.1.3 የምክር ስልቶችና ዘርዝር ተግባራት

- እስከ 10,000 ያሉ መለያ ቁጥርችን በቅድም ተከተላለ ለማስቀመጥ የሚረዳ የተለያየ ጥያቄዎችን የከፍል ለራ፣ የበድን ለራ፣ የተግባር ለራ፣ የበት ለራ ወዘተ የመሰሳለትን የምክር ስልት የሚያሳይ ጥያቄዎችን እርሱ በማዘጋጀት ይሰጣቸው::

### 1.1.4 መልሮች ካንማብራሪያዎች

#### የተግባር1.1 መልሮች

- 1) ሆኖች ጥና ስምንት መቶ ህምሳ እራት  
 a) ስዕት ጥና ሆኖች መቶ ሆኖ ስድስት  
 b) ስምንት ጥና ሆኖ  
 c) ስድስት ጥና እምበት መቶ እርባ ሆስት  
 d) እራት ጥና ስዕት መቶ ለባ ስዕት  
 e) ስድስት ጥና ስልሳ
2. v)  $4530 = \boxed{4} \times 1000 + \boxed{5} \times 100 + \boxed{3} \times 10 \boxed{0} \times 1$   
 a)  $3085 = \boxed{3} \times 1000 + \boxed{0} \times 100 \boxed{8} \times 10 + \boxed{5} \times 1$   
 b)  $5476 = \boxed{5} \times 1000 + \boxed{4} \times 100 + \boxed{7} \times 10 + \boxed{6} \times 1$
3. v) 8085      a) 9007      b) 5070

#### የመልሮች 1ዕ መልሮች

1. v) እንደ መቶ እራት  
 a) እራት መቶ ለባ ስድስት

- ክ) ስምንት ጥ. አራት መቶ አርባ ስድስት  
መ) ስምንት ጥ. ሚስት መቶ

2. v) ስብ አራት

- ለ) ስድስት መቶ ሆያ አምስት  
ሐ) በጠና ጥ. በጠና መቶ ስልሳ ስድስት  
መ) ስምንት ጥ. ስምንት

3. v) 202

ለ) 1011

4. v)  $85 = 8 \times 10 + 5 \times 1$

ለ)  $775 = 7 \times 100 + 7 \times 10 + 5 \times 1$

ሐ)  $3458 = 3 \times 1000 + 4 \times 100 + 5 \times 10 + 8 \times 1$

መ)  $9090 = 9 \times 1000 + 0 \times 100 + 9 \times 10 + 0 \times 1$

5. v) 304

ለ) 6305

ሐ) 5807

መ) 6708

4. v)  $85 = 8 \times 10 + 5 \times 1$

ለ)  $775 = 7 \times 100 + 7 \times 10 + 5 \times 1$

ሐ)  $3458 = 3 \times 1000 + 4 \times 100 + 5 \times 10 + 8 \times 1$

መ)  $9090 = 9 \times 1000 + 0 \times 100 + 9 \times 10 + 0 \times 1$

5. v) 304

ለ) 6305

ሐ) 8230

መ) 9783

### የተግባር 1.2 መሰረት

መምህር! የተግባር 1.2 መሰረት ተማሪው በበደን የሚሰጥቷው መሰረት  
ወይም አያንዳንዶ ተማሪ የሚመለከው መሰረ የተለያየ ስለሚሆን አርብ  
የተግባር መሰረትን ተማሪው ከተወያዙበትው በኋላ ለተግባር 1.2  
የፈሰዎችን ተጨማሪ ምሳሌ ይሰጣቸው::

### የመከተሉት 1በ መሰረት

1. v) >      ሌ) <      ፍ) >      መ) <      ወ) =

2. v) 1515: 2626: 2654: 3466: 3475

ለ) 5295: 5368: 5382: 5386: 5925

ሐ) 4772: 7244: 7324: 7424: 7442

3. v) የአንድና ያረጃ ት/ቤት፡ 0813 ተማሪውን ይበልጥል፡፡

ለ) የሁለተኛ ያረጃ ት/ቤት፡ 0813 ተማሪውን ዝግነል፡፡

4. v) 2,800: 3,899: 6,689: 10,000

Δ) 10,000: 6,689: 3899: 2,800

## 1.2 የ1,000:10,000 እና 100,000 በዘመን

(3 ክፍል 2)

### 1.2.1. የንብስ ማዕራፍ የሙጣር ማስተማር በቃጥቶ :-

ነዚህ ትምህርት በኋላ ተማሪዎች:-

- እስከ 1,000,000 ዶላ የ1,000 በዘመን ማማኑት::
- እስከ 1,000,000 ዶላ የ10,000 በዘመን ማማኑት::
- እስከ 1,000,000 ዶላ የ100,000-በዘመን ማማኑት::
- የ1000 እና የ10,000 በዘመን የሆነ ሁ-ለት መ-ለ-ቀጥረዋን  
መደመሪ::
- የ100 በዘመን የሆነ ሁ-ለት መ-ለ-ቀጥረዋን መቀነስ::
- የ1000 እና የ10,000 በዘመን የሆነ ሁ-ለት መ-ለ-ቀጥረዋን  
መቀነስ::
- የ10,000 እና የ100,000 በዘመን የሆነ ሁ-ለት ቀጥረዋን መቀነስ::
- የ1000: የ10,000 እና የ100,000 በዘመን የሆነ መ-ለ-ቀጥረዋን  
ማውያድ::

### 1.2.2. ገዢ ሰዕስን ለማስተማር በመነሻነት ወይም በአማራጥነት የቀረቡ

የሙጣር ማስተማር አኝና ተግባራት

የተማሩትን ማን ያሁል እንደሚያስታውሏት ለማውቅ የተማበ1.3  
ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በመሆን ይሞከሩ ተማሪዎች ቅዱረው ሲጠይበ  
የተወሰነ ተማሪዎች መልካቻውን በጥፋር ሰሌዳ ለይ በመዘገብ ለከተል  
ንደሞችዎች ያስረዳ:: መ-ከራታውን (ስራታውን) ማድኑች ያስፈልጋል  
ቀጥሉ የ1000 በዘመን እንደት እንደሚፈልገና እንደት እንደሚለያ  
ማስታውኩ መሰጠት ያስፈልጋል::

### **1.2.3. የምክና ስልቶችና አርጊር ተግባራት**

- 01,000፡ 10,000 እና 0100,000 በፌታች ላይ የተለያየ  
ጥያቄዎች፡ የከናል ሥራ፡ የበድን ሥራ፡ የተማሪ ሥራ፡ የበት  
ሆራ መዘተ የመሳሰሉትን ፖያቄዎች ለተማሪዎች እርስ በማዘጋጀት  
ይሰጣቸው፡፡
- የ1,000፡ የ10,000 እና የ100,000 በፌታችን እንዲያጠሩ፡  
እንዲቀናሉና እንዲያውቀደና የተለያየ ፖያቄዎች ለተማሪዎች እርስ  
በማዘጋጀት ይሰጣቸው፡፡

### **1.2.4. መልካች ኮንሚስራረዥዎች**

#### **የተገኘበት 3 መልካች**

1. ለ) 1,000 እና ማ) 63,000
2. 0፡1000፡ 2,000፡ 3,000፡ 4,000፡ 5,000፡ 6,000፡ 7,000፡  
8,000 እና 9,000 ፍቃዎች፡፡

x	10	20	30	40	50
1,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000

መምህር! በመጀመሪያ የመለመዕስ 1ከ ፖያቄዎችን እርስ በመምረጥ  
የተወስነትን የከናል ሥራ፡ የተወስነትን የበት ሥራ በመሰጠት የከናል  
ሆራውን ቁድመው የጨረሻ ካለ የሰራትን ማረጋገጫ በዕስኬዊ ጥራል  
መሰጠት፡፡ ለለው ድግሞ የበት ሥራውን ተማሪዎች በትክክል  
መሰራታቸውን እርስ ድብዳቤቸውን በማየት የራሳዎችን ፈርማ  
በደብዳቤቸው ላይ ማስቀመጥ ይሰራል፡፡

### የሚከተሉት 1 አ. ማስረጃ

1. ስ) 24,000 እና ሽ) 100,000 ዓቃዎች

2. ሻ)

x	1,000
12	12,000
26	26,000
37	37,000
73	73,000

ለ)

x	1,000
60	60,000
70	70,000
80	80,000
90	90,000

ሐ)

x	100	300	500	800	1,000
1,000	100,000	300,000	500,000	800,000	1,000,000

ቀድሞ ሲል እነዚ 1,000,000 ዓላ የ1,000 በዘመኑ እንደሆነ እንደማረጋገጥ የተማሩ መሆናቸውን ማስታወሻ፡ አሁን ደግሞ እነዚ 1,000,000 የሚደርሱ የ10,000 እና የ100,000 በዘመኑ እንደሆነ እንደማረጋገጥ የሚማሩ መሆኑን ማስተገበባ፡ የ1,000 በዘመኑን በፈለጋብት መንገድ የ10,000 እና የ100,000 በዘመኑ እንደሆነ ማማኑት እንደማቻቸሉ ለማየት ተማሪውን በግል የተዋዋር1.4 ጥያቄዎችን ያስረጋቸው፡ እርዳምሮ ቅሎ የጨረሰብትን ተማሪውን ይበተራቸውን ያርመሳቸው፡፡ በስተመጨረሻው ታክክለኛውን መሰሪ እርስ በጥቅር ስለዚው ለይ ይከናላቸው፡፡

### የተግበር1.4 መስተካከል

- ከፌቶኑ በስተቀኑ የሚገኘ ሁሉም አሱቱ ሆኖም ካሱ ቁጥር የ10,000 በዘመኑ ነው፡፡
- ከፌቶኑ በስተቀኑ የሚገኘ ሁሉም አሱሁቱ ሆኖም ካሱ ቁጥር የ100,000 በዘመኑ ነው፡፡
- ከተሰጠው ቁጥር በስተቀኑ በከል አሱት ሆኖም በመቀና፡፡
- ከተሰጠው ቁጥር በስተቀኑ በከል አሱሁት ሆኖም በመቀና፡፡

መምህር! የመልመች 1ወን ጥያቄዎች እናደ አስፈላጊነቱ የበት ሥራ፣ የከፍል ሥራ እና የበድን ሥራ በመሰጠት ይበተሸቻውን በማረም በደብተሸቻው ላይ የተማረምዎን አስተያየት በደብተሸቻው ላይ ይቀናቸው::

### የመልመች 1ወን መለያች

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. ማ) ሲሆን·    | ሐ) እውነት·     |
| ለ) እውነት·      | መ) ሁሉት·      |
| 2. ማ) 250,000 | መ) 1,000,000 |
| ለ) 920,000    | ወ) 300,000   |
| ሐ) 800,000    | ሪ) 1,000,000 |

ለተማረም የ1,000 እና የ10,000 በበት የሁኔን ቁጥርዎን እንዲሸት ማግኘትና መለያት እንደሚችሉ የተማሩ መሆኑን ቁድም በለው ማስታወሻ:: ሆኖች አይነት በዘመኝ መዳመር ካዬ ቁጥሩ እንደሚማሩ ማስገኘበት ሆኖት መለያ ቁጥርዎን በመተገኘት መዳመር እና በበት በበታቸው ቁልቁል በመቀና መዳመር በዚህ ክፍል ትምህርት በስራት ተምረዋል:: ለለሆነም ለመዳመር አስፈርር እንጂ እይደለም:: በቀላሉ ለማስታወሻ እንዲችሉ የተማባር1.5 ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በመሆን ያሆ኏ቸው:: ጥያቄዎችን ለሰሩ እርሱ በመከከለቸው እየተዘዋዋዏ አስፈራቸውን መመሌከት ተጠሪ ነው:: የተለያየ ጥንድ የተለያየ ምሳሌዎች ለመሆርቁ ይችላለ:: ለመሆር ከተለያየ ጥንድ የተወስኑ ተማረም ጥቅር ለሌሎች በመቀና መልካቸውን ያሳያ:: ለራቸውን ማድኅቁ ያስፈልጋል የሰጠት መልስ በጥያቄው መሠረት መሆኑን ለለዕች የከፍል ተማረም አስተያየት እንዲሰጠ ያደርጋ:: በመጨረሻም የሚጠናከሮ መልስ የሚሆን ለሆሎች ተማረም ጥቅር ለሌሎች ላይ በመቀና ማስረዳት ያስፈልጋል::

የተግበር1.5 ማስኅት

ተማሪዎች ተንድ ተንድ በመሆኑ ማስታ ማስታ የሚለውንን ለያቀርብ  
የተለያዩ የሚለውን ለሆነ ይቻላል:: ይህን እንዲ ተማሪዎች ያቀረቡትው  
የሚለውንን የ1000 በዘትና የ10,000 በዘት መሆኑ ይኖርባቸዋል::  
የመለመሽ ነው ጥያቄዎችን የከፍል ሥራ እንዲሠሩ ያደርጋቸው::  
በሚቀጥለው ክፍል ገዢ ያስተገኘቸው ጥያቄ ካለ መግቅ፣ ጥሩር ለሌሎ ለይ  
በመጀና ማስረዳቸታል::

እንደት እንደሚደመሩ የሚከተሉውን ገልዥው ካሸነ ታክክለ ነዋት

- **ՄՎՔՖԴՆ ՈՌԵԴ ՈՌԵԴՖՄԸ ՈՄԾՁՄԸ**
  - **ՔՅԱՂՔՖԴՆ ՔՅԵԼԻ ՈՄԾՁՄԸ**
  - **Ք1000 ՈՒԵԴ ՔՄԴ Ս.Լ ՈՓՀ ՈՒԵԼ ՔՊՂՐԴ ՄՈՒԴ ՄՎՔՖԴ  
ՖՄԸ ՈՄԾ.Լ ԽԸ ՈՄՄՄԳԴՖՄ ՀԿ 10,000 ՈՒԵԴ ՔՄԴ Ս.Լ  
ՈՓՀ ՈՒԵԼ ՔՊՂՐԴ ՀՃԵԴ ՄՎՔՖԴՖՄ ՈՄԾ.Լ ԽԸ ՈՄՄՄԳԴՖՄ  
ԽՍ.Ը.Տ ՔՅԱՂՔՖԴ ՄՈՒԴ ՈՓՀ ՈՒԵԼ ՔՊՂՐԴ ԽԸՄՖԴՆ  
ՈՄԳԲՐԴ ԼՃԵԴ ՄՎՔԲԴՆ ՄԾՁՄԸ ԳԴԼԸ ՄՈՒԴ ԽԸՄՖԴՆ ՈՓՀ  
ՈՒԵԼ ՄՊԳԲ**

സംഗ്രഹഃ-

$$v) \quad 1,000 + 10,000 = 11,000$$

b)  $15,000 + 110,000 = 125,000$

d)  $80,000 + 20,000 = 100,000$

ବ୍ୟାକ୍ ପାତ୍ର ୧୩ ପାଇଁ

$$1. \text{ v) } 11,000 + 160,000 = (11+160) \times 1000 \\ = 171 \times 1000 \\ = 171,000$$

$$\text{A) } 36,000 + 540,000 = (36 + 540) \times 1000 \\ = 576 \times 1000 \\ = 576,000$$

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad 3,000 + 770,000 &= (3+770) \times 1000 \\
 &= 773 \times 1000 \\
 &= 773,000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b)} \quad 10,000 + 100,000 &= (10+100) \times 1000 \\
 &= 110 \times 1000 \\
 &= 110,000
 \end{aligned}$$

2. հիեւ քողովար 7.770 ՊԱԵՒ 1000 ՆՎ:: հիեւ քողովար 7.770 Պ10,000 ՊԱԵՒ 10,000 ՆՎ:: ՈԼՈՒՄ ՔԴՔՓՈ ՄՊԱՀ  
 $1,000 + 10,000 = 11,000$  ՆՎ::

$$\begin{aligned}
 \text{3. } 300,000 \text{ ՊԱ} + 50,000 \text{ ՊԱ} &= (300 + 50) \times 1000 \\
 &= 350 \times 1000 \\
 &= 350,000 \text{ ՊԱ}
 \end{aligned}$$

ՈԼՈՒՄ 7.90ՍՀԴ ՈՒ ՈՐՔՈՂՈ ՔՎՈՄՈ ՄԸԱ 350,000 ՊԱ ՆՎ::

### **Ք100 ՊԱԵՒ ՔՄՆ Մ-Ը ՔԴՔՓՈ ՄՊԻՆ**

Դոկտոր հիշեց ման քդկ ԴՅ ԸՆ ման քդկ մպինը ՃՐԿԵԴ ՄՊԴՐԴ ՈՅԴ ՀԳԱ ՔԴՄԿ ՄՊՄԴԴ ՄՊՀԱՇՈՒ ԲՍՆ ՀՎ-ՔԴՔՓՈ ՄՊՄԴԴ ՈՊՀԱՇՈՒ Հ100 ՊԱԵՒ ման քդկ ԴՅ ԸՆ Ք100 ՊԱԵՒ ման քդկ մպինը ՔԴՄԿ ՄՊՄԴԴ ՄՊՀԱՇՈՒ ՄՊՀԱՇՈՒ ՄՊՀԱՇՈՒ ՔԴՄԿ1.6Դ ՈՊԱ Դոկտոր հիշեց ՀՀՀՑՓՈ::

### **ՔԴԿՊԱ 1.6 ՄՊԱՐԺ**

$$\begin{aligned}
 \text{1. } 4300 - 2100 &= 2200 \\
 \text{2. } 65,000 - 5,900 &= (650 - 59) \times 100 \\
 &= 591 \times 100 \\
 &= 59,100 \text{ ՊԱ}
 \end{aligned}$$

ՔԴԿՊԱ 65,000 = 59100 + 5900 ՈՊՄԴԴ

3. ԿՈՎԱՐ ՀՄՈՒ ՁԱ Ը.ՎԶՀՀԸ ՔԴԿՊԱՖ ՔԴԿ ՈՅՈ ՔԱՎԱԾԱ::

መምህር! ተማሪዎች የመልመድ 1ኛ ጥያቄዎች የከፍል ሥራ ይሰራ:: የከፍል ሥራውን ስለሆነ በመከተላቸው እየተዘዋዋሩ መመልከት በመጨረሻም ያስተካርቶ ጥያቄዎች ካለ ተማሪዎችን በመጠየቅ ያስረዳቸው::

### የመልመድ 1ኛ መሰረት

$$\begin{aligned} 1. \text{ v) } 8700 - 4600 &= (87 - 46) \times 100 \\ &= 4,100 \end{aligned}$$

ግብኝም 8700 = 4,100 + 4600 ሲሆምን

$$\begin{aligned} \text{ii) } 27,400 - 7,400 &= (274 - 74) \times 100 = 20,000 \\ \text{ግብኝም } 27,400 &= 20,000 + 7,400 ሲሆምን \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iii) } 33,400 - 15,000 &= (334 - 150) \times 100 = 18,400 \\ \text{ግብኝም } 33,400 &= 18,400 + 15,000 ሲሆምን \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iv) } 93,000 - 89,000 &= 4000 \\ \text{ግብኝም } 93,000 &= 4000 + 89,000 ሲሆምን \end{aligned}$$

$$2. 350,000 - 260,000 = 90,000 ሲሆምን፣ ማህበሩ በአንድ ዓመት ከገኘው ተርጓሜ የሚቀረው 90,000 ባር ነው::$$

3.

ዋና	ተቀናሽ	ልቦት
37400	6400	31000
55100	23200	31900
196000	46000	150000

መምህር! ሁሉም ተማሪዎች በአንድ ዓይነት አመልካከት በማየት የተግባር 1.7 ጥያቄዎችን እንዲመረጃው ይዘዋል:: ነገር ገን የተግባር 1.7 ጥያቄዎች ውና ዓለማው የ1000 እና የ10,000 በዘት የሆነ ቅጥር መቀነስ እንዲሆነ እርስ ይጋገታው:: በመጨረሻም ሁሉት ተማሪዎች በየተሸጠው በጥቅር ሲሆኖ ላይ መልሳቸውን እንዲከና ማድረግ ያስፈልጋለሁ::

### የተግበር1.7 መሰረት

ተማሪዎች የተለያየ ምሳሌዎችን ለሰጠ ይችላል:: የሚከተሉትን እና ምሳሌ ለመስቀል ይችላል::

$$v) \quad 465,000 - 60,000 = (465 - 60) \times 1000 = 405,000$$

$$\wedge) \quad 730,000 - 70,000 = (73 - 7) \times 10,000 = 660,000$$

$$d) \quad 89,000 - 80,000 = 9000$$

የመሰራተኞች 1በን ጥያቄዎች የክፍል ለሆኑ በመሰጣት ለተማሪዎች  
በደብዳቤታቸው ላይ እርማት ይሰጣቸው በተጨማሪም ተማሪዎች በጥቅር  
ሰሌዳው ላይ እንዲገልፅ ያደርጋቸው::

$$1. \quad v) \quad 10,000 - 1,000 = 9,000$$

$$\wedge) \quad 260,000 - 1,400 = 258,600$$

$$d) \quad 470,000 - 70,000 = 400,000$$

$$m) \quad 580,000 - 27,000 = 553,000$$

2. ያልተካከለ ስሌጥ በከንታል  $100,000 - 85,000 = 15,000$  ነው::

ዋና	ተዋናሽ	ልቦት
540,000	4000	536,000
100,000	50,000	50,000
690,000	95,000	595,000

መምህር! ምሳሌዎችን በጥቅር ሰሌዳው ላይ እርሰ ከመሠራትው በፊት  
የተግበር1.8ን ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በመሆኑ እንዲሁም ይዘሩቸው::  
ተማሪዎች እና ምሳሌዎች የተወሰነ ተማሪዎች ጥቅር ሰሌዳው ላይ መልሰን  
ገለግ እንዲያደርግ ያደርጋቸው:: እርሰ ለመከራታቸው ጥሩል መሰጣት  
ያስፈልጋል::

### የተግበር 1.8 መሰረት

ተማሪዎች የተለያየ ምሳሌዎችን ለመሠራቱ ይችላል:: የሚከተሉትን  
እና ምሳሌ እና ምሳሌ መውሰድ ይችላል::

v)  $840,000 - 800,000 = 40,000$

λ)  $900,000 - 700,000 = 200,000$

η)  $50,000 - 20,000 = 30,000$

መምህር! የመለመች 1ኛን ጥያቄዎች የከናደ ለራሱ በመስጠት የተወሰነትንን የተማረዥ ይዘሩል በማረዥ በጣም ጥሩ እና እድሜ በጣም ጥሩ የሚለትንን መዝኑ አስተያየቶች ለተማረዥ ይሰጣቸው::

#### ድመሰጠዎች 1ኛ ማስከታታል

1. v)  $100,000 - 10,000 = 90,000$

ግብኝም 100,000 = 90,000 + 10,000 ስለሆነ

λ)  $300,000 - 50,000 = 250,000$

ግብኝም 300,000 = 250,000 + 50,000 ስለሆነ

η)  $400,000 - 360,000 = 40,000$

ግብኝም 400,000 = 40,000 + 360,000 ስለሆነ

ወ)  $700,000 - 620,000 = 80,000$

ግብኝም 700,000 = 80,000 + 620,000 ስለሆነ

ወ)  $500,000 - 430,000 = 70,000$

ግብኝም 500,000 = 70,000 + 430,000 ስለሆነ

ζ)  $800,000 - 70,000 = 730,000$

ግብኝም 800,000 = 730,000 + 70,000 ስለሆነ

2. 60,000

#### ድመሰጠዎች 1ወ ማስከታታል

1. ሂ) > λ) > η) > ሚ) > መ) > ወ) < ζ) <

2. ለሰራተኞች ሰራተኞች.

## 1.3 እስከ 1,000,000 ድብ መሰ ቅጥር

(4 ክፍል 2b)

### 1.3.1. የንዑስ ምዕራፍ የመሆና ማስተማር ቀቻቻ፡-

- እስከ በለ 5 ሆኖ ያገኘው መሳሪያ ቅጥርን ሌ1000፣10,000 እና 100,000 ስነዎች ጉር መደመር እስከ 1,000,000 ጉለ መሳሪያ ቅጥር፡፡
- እስከ 1,000,000 ድብ መሳሪያ ቅጥርን ማንበብ፡፡
- እስከ 1,000,000 ድብ መሳሪያ ቅጥርን መቀኑ፡፡

### 1.3.2. ገዢ ፈዢ ለማስተማር በመከናት ውይም በክማራዊነት የቀረብ የመሆና ዘመና ተግባራት

- 2 1,000፣ 10,000 እና 100,000 ስነዎች ጉር በለ 5 ሆኖ ያገኘው መሳሪያ ቅጥርን ድምር የያዘ መንጠረሻ በትልቅ ማዘጋጀት፡፡

### 1.3.3. የሚዘሩ ስሌቶችና አርዝር ተግባራት

- መግሃሽ፤ ተማሪዎችን ለመመዘን ስራዳን የሚከተሉትን ይጠቀሙ፡፡
- 3 እስከ 1,000,000 ድብ መሳሪያ ቅጥርን እንዲሰሩ የከፍል ሥራ፤ የቤት ሥራ፤ የቦድን ሥራና የተማበር ሥራ የተለያየ ጥያቄዎችን በመስጠት መመዘን ይችላለ፡፡
- 4 ለአው መመዘኛ ነጥበ ድግሞ ተማሪዎች እስከ 1,000,000 ድብ መሳሪያ ቅጥርን መከ በለው እንዲገኙና እርስ ያደርጋቸው፡፡

### 1.3.4. መሰረት ኮንሚዘራይዎች

ተማሪዎች ለመደመር ስራ እንግዲ በለመሆናቸው የተማበር1.9 ጥያቄዎችን በግል እንዲሰሩ ያደርጋቸው፡፡ ጥያቄዎችን ስሳኔ በመከከለቸው እያተን ቁሳቀሳ ማጠረታቸት ያስፈልጋል፡፡ በመጨረሻም የተማሪዎችን ይዘተር የርመሳቸው፡፡

### **የተግበር1.9 ማስኬት**

v)  $2000+173 = 2, 173$

ለ)  $3000+245 = 3, 245$

መምህር! የመልመሽ 1'ችን ጥያቄዎች ተማሪዎች የበት ለራ  
እንዲሰጠው ያደርጋቸው:: በሚችለው ክ/ብር የሁሉም ተማሪዎች  
የበት ለራ የለኝ መሆኑን አረጋግጣ:: የተወስኑ ጥያቄዎች መርጠው  
ጥቅር ለለፋው ሌይ ተማሪዎች እንዲሰጠው::

### **የሙሉ ማስኬት 10 ማስኬት**

1. v)  $7346 = 7 \times 1000 + 3 \times 100 + 4 \times 10 + 6 \times 1$

ለ)  $83049 = 8 \times 10,000 + 3 \times 1000 + 0 \times 100 + 4 \times 10 + 9 \times 1$

ሐ)  $66758 = 6 \times 10,000 + 6 \times 1,000 + 7 \times 100 + 5 \times 10 + 8 \times 1$

መ)  $472986 = 4 \times 100,000 + 7 \times 10,000 + 2 \times 1000 + 9 \times 100 + 8 \times 10 + 6 \times 1$

ወ)  $605040 = 6 \times 100,000 + 0 \times 10,000 + 5 \times 1,000 + 0 \times 100 + 4 \times 10 + 0 \times 1$

ፈ)  $958432 = 9 \times 100,000 + 5 \times 10,000 + 8 \times 1,000 + 4 \times 100 + 3 \times 10 + 2 \times 1$

2. v) ስምንት ጥ. ስድስት መቶ አምስት

ለ) አርባ አንድ ጥ. ስባት

ሐ) ለላሳ ሥስት ጥ. አራት መቶ አርባ አምስት

መ) ስድስት መቶ አምስት ጥ. ስድስት መቶ አርባ ስድስት

ወ) ስምንት መቶ ለባ ጥ. ለሳሳ

3. v) 6014

ሐ) 645075

ለ) 880008

መ) 903236

### **1.4 የቀጥር ቤት ዘመን በባለ 6 ሆኖ መከተል ቅጽ**

(5 ኏/ዘክ)

#### **1.4.1. የንዑስ ምልኩ የሙሉ ማስኬት ቅጽ**

5 የባለ 6 ሆኖ መከተል ቅጽ ተከተል የቀጥር ቤት ዘመን መለያት::

#### **1.4.2. ንዑስ ርዕስን ማማትና በመነሻነት ወይም በአማራጥነት የቀረብ የሙማር ማስተማር አድራሻ ተግባር**

መምህር! በመጀመሪያ ተማሪዎች በመቶና፣ እስርና፣ በሽ፣ በመቶ፣  
በአሰሪና በአንድ በት· የተከናፈለ ስንጠረዥናን በማዘጋጀት የተሰጣቸውን  
ቆጥር ሆሮችን በትክክለኛ በታችው እንዲያስቀምጧ እርስ ምሳሌ  
ይሰጣቸው::

**ለምሳሌ:-**

የሙቀት ሲት	የእስር ሲት	የሽ ሲት	የሙቀት ሲት	የእስር ሲት	የሽንጂ ሲት
3	5	7	8	2	1

#### **1.4.3. የምዘና ስልቶችና ካርክር ተግባራት**

መምህር! ተማሪዎችን ለመመዘን ለፈልጉ የሚከተሉትንን የመዘገብ ነጥቦች  
ይጠቀሙ::

- የበት ሥራ፣ የበድን ሥራ፣ የከፍል ሥራ፣ እና የተግባር ሥራ  
በመሰጠት ለሰት ባለ 6 ሆሮችን በቅድም ተከተል  
እንዲያስቀምጧ የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት ይሰጣቸው::
- ተማሪዎችን በሁለት ባለ 6 ሆሮች ቁጥር መካከል ያለ ቁጥርዎን  
እንዲፈልጉ የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት መቻል አለመቻልታውን  
ቦቻል ይጠይቷቸው::

#### **1.4.4. መሰረት ካነማጠረፈያዎች**

እንጠረዥ ተጠቃሚው በባለ 6 ሆሮች ቁጥርዎን ማመልከት እንዲቻሉ  
የተግባር 1.10ን ጥያቄዎች በግል ይሰራቸው:: እርስ ተማሪዎች በትክክለ  
መሰራታቸውን ለማውቅ የተማዎችን ይጠናር በማረም አስተያየት  
ይሰጣቸው::

### የተገኘበት 1.10 መሸሪቶች

ቀጥርች	የመቶ ስት	የአስር ስት	የሽ. ስት	የመቶ ስት	የአስር ስት	የሻጋድ ስት
100,000	1	0	0	0	0	0
217,654	2	1	7	6	5	4
300,675	3	0	0	6	7	5
458,023	4	5	8	0	2	3

### የሚፈለግ ነው መሸሪቶች

1. v)  $300,000 \times 50,000 \times 4,000 \times 000 \times 70 \times 6$   
a)  $400,000 \times 30,000 \times 2000 \times 500 \times 60 \times 8$   
b)  $700,000 \times 20,000 \times 0000 \times 000 \times 40 \times 5$   
c)  $800,000 \times 60,000 \times 6,000 \times 300 \times 00 \times 9$
2. v) የሽ. ስት b) የአስር ስት  
a) የመቶ ስት c) የመቶ ስት  
d) የመቶ በት.
2. v) 641,557  
a) 724,362  
b) 803,216
3. v)  $2 \times 100,000 + 1 \times 10,000 + 4 \times 1,000 + 3 \times 100 + 6 \times 10 + 7$   
a)  $3 \times 100,000 + 0 \times 10,000 + 8 \times 1,000 + 0 \times 100 + 1 \times 10 + 7$   
b)  $4 \times 100,000 + 6 \times 10,000 + 0 \times 1,000 + 2 \times 100 + 0 \times 10 + 6$

### 1.5 እስከ 1,000,000 ዓላማ መሰረት ቁጥርዎች ማጠዳደርና በቅድም ተከተል ማስቀመጥ

(5 h/ዘክ)

#### 1.5.1. የንብስ ምልሬ የመጣር ማስተማር በቃጥቶ:-


- እስከ 1,000,000 ዓላማ መሰረት ቁጥርዎችን ማጠዳደር::
- እስከ 1,000,000 ዓላማ መሰረት ቁጥርዎችን ከነትን ወደ ተልቅ እንዲሁም ከነትልቅ ወደ ትንሽ በቅድም ተከተል ማስቀመጥ::

### 1.5.2. ንዑስ ርዕስን ሲማስተማር በመነሻነት ወይም በእጣቸጥነት የቀረብ የሙማር ማስተማር አኝና ተግባራት

መግለጫ! የዘመን ጽዜስ ርዕስ ማስተማር በግልጽምሩት ጥሩ

- ተማሪውን በሁሉት ባለ 6 ሆኖ መላ ቁጥርና መከከል ያለ ቁጥርናን እንዲፈልጉ የተለያየ ጥያቃዋጊን በመሰጣት ማስረጃ
- ተማሪውን  $\varphi = \frac{1}{6} < \varphi_{\text{allowable}}$  በመቀመጥ ሁሉት ባለ 6 ሆኖ መላ ቁጥርናን እንዲያደርግና የተለያየ ጥያቃዋጊን በመሰጣት ማስረጃ
- ተማሪውን በጥንድ በጥንድ ሆኖ አሸት ወይም አምስት ባለ 6 ሆኖ መላ ቁጥርናን እንዲቆና ከትንሽ ወደ ትልቅ እንዲሆና ከትልቅ ወደ ትንሽ በቅድም ተከተል እንዲያስቀምጣ የተለያየ ጥያቃዋጊን እርከ በማዘጋጀት ለተማሪውን በመሰጣት ያስረታው::

#### አምሳሌ



### 1.5.3. የምክና ስሌቶችና አርዝር ተግባራት

ተማሪዎች ይስጋን ገዢ ከፍል ለመጠናቸው የተለያየ ጥያቄዎችን የበታ  
ሥራ፣ የከፍል ሥራ፣ የበድን ሥራ እና አጠር ያለ የመከራሪ ፈተና  
በመሰጣት የተማሪዎች እውቀት፣ የመረዳት፣ ቅሉጊ ይመዘገብታል::

### 1.5.4. መሰረት ከነማጠረፈዋው

በተጨማሪው ተማሪዎች ቁጥርና ለማውቆደር እንዲሸጠልሁምኑ የተግባር  
1.11ን ጥያቄዎች በግል ከሚሸጠል በጀት የተወስኑትን ወይም ቅሉ የመረዳትን  
ተማሪዎች በጥቅር ለለዕው ላይ ገለ እንዲያደርጋ እርስ ያደርጋ::  
ከዚያም እርስ የማጠቃለያ መለሰ ይሰጣቸው::

#### የተግባር1.11 መሰረት

- |   |   |
|---|---|
| 1. <input type="radio"/> a) $485 < 2120$                          | <input type="radio"/> d) $58940 > 58939$                        |
| <input type="radio"/> b) $8432 > 8423$                            | <input type="radio"/> e) $762185 > 762179$                      |
| 2. <input type="radio"/> f) $\Phi \theta \sigma \varrho = 426892$ |   |
|   | <input type="radio"/> g) $\Phi \theta \sigma \varrho = 426894$  |
|   | <input type="radio"/> h) $\Phi \theta \sigma \varrho = 99,999$  |
|   | <input type="radio"/> i) $\Phi \theta \sigma \varrho = 100,001$ |
- መምህር! የመሰመዙ 10ን ጥያቄዎች የተወስኑትን የከፍል ሥራ፣ የበታ  
ሥራ፣ እና የበድን ሥራ በመሰጣት የተማሪዎችን ደብተር በማረጋገጫ  
በደብተሩትው ላይ ይሰጣቸው::

#### የመሰመዙ 1ኛ መሰረት

- |  |  |
|--|--|
| 1. <input type="radio"/> a) $2346 > 987$ | <input type="radio"/> d) $62587 > 62537$         |
| <input type="radio"/> b) $4382 < 4391$   | <input type="radio"/> e) $774983 > 774982$       |
| <input type="radio"/> c) $17654 > 7564$  | <input type="radio"/> f) $10 \times 10^4 = 10^5$ |

2. የመ-ለ ቁጥርኩ ቁጥሮችና ተከታይ ካሬ በታች በለው ስንጠረዥ  
ቀፍል::

ቁጥሮች	የተሰጠው መ-ለ ቁጥር	ተከታይ
34898	34899	34900
653999	654000	654001
100899	100900	100901
56798	56799	56800

3. v) 264280፡ 264281፡ 264282፡ 264283

ለ) 540063፡ 540064፡ 540065፡ 540066፡ 540067

ሐ) 657209፡ 657210፡ 657211፡ 657212፡ 657213

መ) 897411፡ 897412፡ 897413፡ 897414፡ 897415

4. አገኘሁ የሰበው ቁጥር 243076 ነው::

መግለጫ! የተግባር1.12ን ጥያቄዎች ተማሪዎች ሲሆኑ በመከከለቶው  
በመንቀሳቀስ ሁሉንም በንዋት እያሳሩ መሆኑን መከታተል ያስፈልጋል::  
በመጨረሻም ለተግባር1.12 መልስ የሚሆነትን እርሱ የተለያየ መልቦችን  
በጥቅር ሲለያው ላይ ይቀረቡ ንብረቱ ተማሪዎች ታክክለኛውን መልስ  
እንዲገለበው ይዘጋጀው::

### የተግባር1.12 መስተት

ተማሪዎች ጥንድ ጥንድ በመሆኑ የተለያየ አምስት በለ 6 ሆኖ መ-ለ  
ቁጥርኩን ለፊር ይችላለ:: ለምሳሌ ሁሉት ተማሪዎች የሚከተሉትን  
ቁጥርኩ ለፊር 123467፡ 593041፡ 324791፡ 216751 እና 217615  
216751፡ 217615፡ 324791፡ 593041 ከትንሽ ወደ ችልቱ በቅድም  
ተከተል ለቀፍ ይስኝን ይመለከል::

593041፡ 324791፡ 217615፡ 216751፡ 123467 ከትልቱ ወደ ችልሽ  
በቅድም ተከተል ለቀፍ ይህን ይመለከል::

የመልመድ 1+ን ተያወችና የተወለነትን የክፍል ሥራ፡ የበት ሥራ እና  
የቦታን ሥራ በመሰጠት ትምህርናን ተማሪ አማካይ ማድረግ  
ያስፈልጋል፡፡ ካዚያም በመቀበሌ የተማረዥናን የሥራ ወጪት እርዳ  
እርማት በማካሂድ አስተያየት በደብተራቸው ሌይ ይሰጣቸው፡፡

### የመልመድ 1፣ መልከት

1. v) 29002፡ 36251፡ 36521፡ 48832  
ለ) 145673፡ 146571፡ 157293፡ 158292  
ሐ) 123462፡ 223461፡ 234517፡ 234527
2. v) 195227፡ 192538፡ 192527፡ 192514  
ለ) 788222፡ 787976፡ 787878፡ 769222  
ሐ) 256515፡ 255321፡ 253521፡ 253251
3. v) በጥም ትንሽ ቁጥር = 0  
በጥም ትልቅ ቁጥር = 9  
ለ) በጥም ትንሽ ቁጥር = 0  
በጥም ትልቅ ቁጥር = 6  
ሐ) በጥም ትንሽ ቁጥር = 0  
በጥም ትልቅ ቁጥር = 9  
መ) በጥም ትንሽ ቁጥር = 2  
በጥም ትልቅ ቁጥር = 9
4. 10,000 ካወ፡፡

## 1.6. የቀጥረቻን አቀራብ ውጤቶች በሚጠገኘት መፈለግ

(5 ኏/ዘክ)

### 1.6.1. የንብስ መሰራቱ የመሆኑ ማከተማር ቀቻቻ፡-

- የአቀራብ ውጤት መጠቀም፡፡
- እስከ 1000 የሉ መሳሪ ቁጥርናን ወደ 10 እና 100 በታች  
ማጠርጋት፡፡

- እስከ 1,000,000 ዓላ መ.ሰ. ቁጥርና ወደ 10 ቤት፣ 100 ቤት፣ 1000 ቤት፣ 10,000 እና 100,000 ቤት ማጠቃቃት::

### **1.6.2. ገዢ ሰዕስን ማስተካሚው በመነሻነት ወይም በክማራዊነት የቀረበ የመማር ማስተካሚው ዘዴና ተግባራ**

- የተለያየ ቁጥርና ቤትልቅ ወረቀት ላይ መቀኑ የዘዴሁን ቁጥርና የተጠቃውን ውጤት ምንም በመቀኑ ከተማረዥና ፍት ለፈት በከፍል ውስጥ መለጠና

መምህር! የዘዴሁን ዓዲስ የመጀመሪያ ትምህርት ለተማረዥና በተቻሉ መጠን ግልጋ ለማድረግ ካሳለታዊ ህይወት የአቅራቢ ውጤን እስራለንት ይረዳ በንድ የተለያየ የመሰረታዊና መሰጠት ያስፈልጋል::

**ለምሳሌ፡-** የሀገሪቱ ቁጥር የአቅራቢ ስሌት እስራለዋ::

2 የተለያየ ቁጥርና በመጀመሪያ ወደ 10 ቤት በመቀበልም  
ውደ 100 ቤት ያጠቃቃለ::

**ምሳሌ፡-** 6346 ❁ 6350 (ውደ እስር ቤት ስ.ጠቃቃ)

6346 ❁ 6300 (ውደ 100 ቤት ስ.ጠቃቃ) ወዘተ

የመሰረታዊና የማጠቃቃት ጥያቄዎች በማስረጃ የዘዴሁን ዓዲስ ሰዕስ ማስተካሚው ይችምሩ:: ከዚህ ቁጥር ተማረዥና የተግባር1.3ን ጥያቄዎች ተንድ ተንድ እየሆነ ይኖሩ:: ጥያቄዎችን ስሌሩ እርሱ በመከከለቶ እየተዘዋዋሩ መመልከትና ማጠቃቃት በጣም ጥሩ ነው:: ለመርመራ የተወሰነ ተማረዥና በጥቅር ስሌዳው ላይ መለያቻቸውን እያዘረዳ ይቀሩ:: ለመከከለቶ ሁሉ የጥቅር ማጠቃቃቸ ያስፈልጋል:: ከዚያም በመቀጥል እርሱ ተከከለኛውን መልስ ይስራዋቸው::

### **1.6.3. የምዝና ስሌት**

- ተማረዥና የአቅራቢ የመሰረታዊና ከተለያየ የመሰረታዊ መካከል  
ለይተው እንዲያሳይ እርሱ ይጠይቄቸው::

- ወደ 10 በት:: 100 በት· እና 1000 የሚጠቃቻት ጥያቄዎችን  
እርስዎ በማዘጋጀት ለተማሪዎች ይሰጣቸው::

#### 1.6.4 መልከት ካነማበራሪቶ

##### ተግባር 1.13

1. *v*) 34 (30<sup>+</sup>40)      *h*) 152 (150<sup>+</sup>160)

*l*) 57 (50<sup>+</sup>60)      *m*) 346 (340,350)

2. *v*) 334 (300<sup>+</sup>400)      *h*) 719 (700<sup>+</sup>800)

*l*) 562 (500<sup>+</sup>600)      *m*) 870 (800<sup>+</sup>900)

የመሰረም ነገሮች ጥያቄዎች የበት ሥራ ለተማሪዎች በመከተሉት  
በማቻቻት ክፍለ ገዢ የበት ሥራዎን የህሳንም ተማሪዎች  
ደብዳቤቶችን በማረም በደብዳቤቶች ላይ አስተያየት ይሰጣቸው::

#### የመሰረም ነገሮች

1. *v*) 83 ≈ 80      *h*) 703 ≈ 700      *w*, 79 ≈ 80

*l*) 874 ≈ 870      *m*) 120 ≈ 120      *L*, 936 ≈ 944

2. *v*) 128 ≈ 100      *h*) 646 ≈ 600      *w*, 572 ≈ 600

*l*) 709 ≈ 700      *m*) 981 ≈ 1000      *L*, 484 ≈ 500

3. የጥና ስፋት 3484 ≈ 3480

የሙጥ ስፋት 553 ≈ 550

የህሳኔ ጠቅላላ ስፋት = 3480 + 550

= 4030 ካሬ ካሬ ካወ::

ተማሪዎች መለያ ቁጥርዎችን ወደ 10 በት· እና ወደ 100 በት· ማጠቃቻት  
ከተሆነ በፈተት የተማኑ መሆኑን ማስታወሻ የተማሪዎችን እውቀት· ከዚ  
ለማድረግ መለያ ቁጥርዎችን ወደ 1000 በት:: 10,000 በት· እና 100,000  
በት· ማጠቃቻት የሚማኑ መሆኑን ማስገኘበት:: በመሆኑም መቻመራያ  
ጥንድ ፍጥነት በመሆኑን የተማኑ 1.14ን ጥያቄዎች እርስ ያሰራቸው  
ጥያቄዎችን ተማሪዎች ሲሰሩ በመከተሉት እየተንቀሳቀስ መመለከት· እና  
4ኛ ክፍል የመዋዣዎች መመራያ

ማብረታታት የሰራዳቸል:: ስርተው ለጠራርስ ሁሉት ተማሪዎች በየተሸጥና ስለም ለይ መልሳቻቸውን ዕድሜ ለከፍል ተማሪዎች እንዲገልበያ ያደርጋቸው:: የከፍል ተማሪዎች በቃብጨባ ጥራል ይሰጣቸው:: ተማሪዎች የዋጋቸውን መልሳቻች ግለዕ እና ተክክለ መሆኑ አለመ ሆኖቸውን የከፍልን ተማሪዎች አስተያየት መጠየቁ፣ ከሚሰጣቸው አስተያየቶች በመነሳት የሚሰጥካለሁኝ የሚጠናከረው መልሰ መሰጠት ተገቢ ይመናል::

#### የተግበር 1.14 መሰረት

- የተሰጠው ቁጥር 100 ቤት ሆሂ ከ 5 የሚያጠና ካሆኑ፡- የተሰጠው ቁጥር ከቀጥር ቁጥሎ ወደ ማረጋገዙ ነቅተኛ የ100 በዘመን ይጠናዋል፡፡ የቆጥሩ የ100 ቤት ሆሂ 5 እና በላይ ካሆኑ፡- የተሰጠው ቁጥር ከቀጥሩ ቁጥሎ ወደ ማረጋገዙ ነቅተኛ የ1000 በዘመን ይጠናዋል፡፡
- የተሰጠው ቁጥር የ1000 ቤት ሆሂ ከ5 የሚያጠና ካሆኑ፡- የተሰጠው ቁጥር ከቀጥሩ ቁጥሎ ወደ ማረጋገዙ ነቅተኛ የ10,000 በዘመን ይጠናዋል፡፡

የቆጥሩ የ100 ቤት ሆሂ 5 እና በላይ ካሆኑ፡- የተሰጠው ቁጥር ከቀጥሩ ቁጥሎ ወደ ማረጋገዙ የ10,000 በዘመን ይጠናዋል፡፡ የመሰመዱ 1ን ጥያቄዎች የተወስነትን የበት ሥራ እና የከፍል ሥራ በመሰጠት እርሱ የተማሪዎችን ይጠና ያርመራቸው:: እርማት ከስጠና በጀሌ የተወስነትን ጥያቄዎች በመግዛታ በጥቅር ለለዕው ለይ መልሰ ይሰጣቸው::

#### የመሰጠዱ 1'የ' መሰረት

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. v) 6,380 ≈ 6,000 | h) 7069 ≈ 7000    |
| l) 54,525 ≈ 55,000  | m) 9,604 ≈ 10,000 |
| w) 89,746 ≈ 90,000  |                   |

2. v) 14798 ₩ 10,000      d) 35024 ₩ 40,000  
     l) 20346 ₩ 20,000      m) 66,557 ₩ 70,000  
     w) 97,123 ₩ 100,000
3. v) 308,998 ₩ 300,000      d) 454,588 ₩ 500,000  
     l) 516,545 ₩ 500,000      m) 768,263 ₩ 800,000
4. በደሳ 6795 ስምቶ ≈ 7000  
     በባህርዳር 12498 ስምቶ ≈ 12000  
     በኋላት 9495 ስምቶ ≈ 9000  
     በድራማ 14438 ስምቶ ≈ 14000  
     በጠቅላለው ጥክር የተሰጣቸው ስምቶ በዛት  
 $= 7,000 + 12,000 + 9,000 + 24,000$   
 $= 42,000$

### የሚከታተሉ ክንድ ማጠቃበያ ማስመልክ ማስተካት

#### ከፍል ክንድ

- |        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 1. ሁስት | 3. እውነት | 5. ሁስት |
| 2. ሁስት | 4. እውነት | 6. ሁስት |

#### ከፍል ሁስት

- |     |     |
|-----|-----|
| 1.አ | 2.አ |
|-----|-----|

#### ከፍል ስስት

1. v) ሁስት መቶ ዘጋና ስስት  
     l) ስስት ጥ. ስስት መቶ ስምኔያ  
     d) ስምኔያ ጥ. ስስት መቶ እሱት  
     m) እሱት መቶ ሲልሳ ክንድ ጥ. ስምኔት መቶ ዘጋና
2. v) 10,010      l) 59,006      d) 682,701  
     m) 19256 : 19265 : 19526 : 20209 : 22009  
     l) 345672 : 346572 : 354672 : 435627 : 436527

4. **v)** 63989 **↗** 60,000      **dh)** 47610 **↘** 50,000  
**Λ)** 20857 **↗** 20,000
5. **v)** 90      **Λ)** 90      **dh)** 70      **σω)** 100  
6. **v)** 300      **Λ)** 800      **dh)** 900      **σω)** 900  
7. **v)** 8000      **Λ)** 95000      **dh)** 436000  
                **σω)** 868000      **w)** 816500
8. 1399520  
9. 2366  
10. 313

## የሸፍና አስተ

ነስከ 1,000,000 ሂሳብ መሠረት ቁጥርና ዘመን  
ስራው የሚገኘውን ስለታች

---

41 ከፍሰ ገዢያዥ

### ማግለጫ

ተማሪዎችበኩል አንድ የ100፣ የ10,000 እና የ100,000 በዘመኑን  
በመጠቀም መዳመርና መቀነስ የተማሩ መሆኑን መከላከሉ:: ይኸንን  
እውቅታቸውን በመጠቀም እስከ 1,000,000 ያለ መለያ ቁጥርና መዳመርና  
መቀነስ፣ በዘመኑው ከ1,000,000 የሚያጠስ መለያ ቁጥርና ማባዛት እና<sup>1</sup>  
እስከ 1,000,000 ያለ መለያ ቁጥርና በባለ አንድ ሆኖ መለያ ቁጥርና በ10  
ማካኤል የሚመሩ መሆናቸውን ለተማሪዎች በቅድመያ ንጥረሱርቸውን  
ከመጀመራቸው በፊት መሳተኞባ ያስፈልጋል::

### የምዕራፍ የመማር ማስተማር መጠታች:-

- እስከ 1,000,000 የሚያጠስ መለያ ቁጥርና ማይጠበ::
- እስከ 1,000,000 የሚያጠስ መለያ ቁጥርና ማቀነስ::
- በዘመኑው እስከ 1,000,000 የሚያጠስ መለያ ቁጥርና ማባዛት::
- እስከ 1,000,000 የሚያጠስ መለያ ቁጥርና በባለ አንድ ሆኖ መለያ ቁጥርና በ10  
ማካኤል::

### ምዕራፍን ለማስተማር በዋናነት የሚያስፈልጊ የተሞህርት መማሪዎች

- የተለያዩ ቁለማት ያደቻቸው መመሪያዎችና ማርከርቸት
- ክስስድቸት (የሰዕል ወረቀቶች)
- የመዳመር የቀይይርና የተማማችነት ስህፈቶት በትልቅ የተገለሰበት  
የሰዕል ወረቀት ወይም ክለለር

- የቁሳት ተርጋቢለምናን ለመፍታት የሚያስፈልገት የእሰራር ይረዳምናን የሚያሳይ በትልቅ በስዕል ወረቀት ላይ የተባሬ ዕላማ;
- የማብዛት የቁይይርና የተማማችነት ባህሪያት በትልቅ የተዘጋጀት የስዕል ወረቀት ወይም ካለበር ውና ውናውና ዓቶዎ::

## 2.1. እስከ 1,000,000 ድብ መሰ ቅጥርናን መድመርና መቀነስ

(11 ኮ/ዘመዴት)

### 2.1.1. የንብስ ማስፈጸም የመማር ማስተማር ቀቻቻ::

- እስከ 1,000,000 ድብ የሀብት መል ቅጥርናን ይግኙር መፈለግ::
- እስከ 1,000,000 ድብ የሀብት መል ቅጥርናን ለየነት መፈለግ::
- የመደመርናን የቁይይርና የተማማችነት ባህሪያት በመጠቀም ተርጋቢለምናን መፍታት::
- መደመር የመቀነስ ጉልባጥ ለለት መሆኑን ማስላት::
- መደመርና መቀነስን ተጠቃሚው የቁሳት ተርጋቢለምናን መፍታት::

### 2.1.2. ገዢ ሰዕስ ለማስተማር በመከናወት ወይም በእማራጥነት የቀረቡ የመማር ማስተማር እናና ተግባራት

መምህር! የዘመዴን ገዢ ሰዕስ ተዋሂርት ለተማረዥና እናና ለለለሁን ተማረዥና የተማሩትን አስተዋስው መጠቀም መቶልና አለመቻለቻውን ለማውቅ የተግባር 2.1 ቅጽዎች ተማረዥና በግል እንዲሠራ ያደርጋቸው:: እርስ ተማረዥና ቅጽዎችን በሚሰራበት ዘዴ በመከከለዋው እየተንቀሳቀሳ ማጠቃቻት ያስፈልጋውታል:: ለመርመራ የተመለከት ተማረዥና መልሰቶ ተወካይ በየተራ በጥፋር ለለዚው ላይ በመዘገብ እንዲያስረዳ መጋቢቱ ይቻላለ:: ለለዘመዴ እርስ ማስተካከያ ለሚያስፈልገው ቅጽ ተከከለዋውን ማስተካከያ ይስጋ::

### 2.1.3. የምዘና ስልቶና ኮርክር ተግባራት

መምህር! የዘመዴን ገዢ ክፍል የምዘና የሚተገበርበቸው ውና ውና ይዘዋል የሚከተሉት ዓቶዎ::

- የቅርቡ በሁኔታ በመልመር ላይ ተማሪው የሚያደርግ ምሳሌዎችን ተማሪዎች እንዲሰጠ በቁል ይጠየቀዋቸው::
- መቀነስ የቅርቡ በሁኔታ እንዲለለው የሚያሳይ ምሳሌዎችን ተማሪዎች እንዲሰጠ በቁል ይጠየቀዋቸው::
- ከመልመርና መቀነስ ጋር ተያያዥ የሆነ ተጨማሪዎችን እርዳ በማዘጋጀት የበት ሥራ፣ የበድን ሥራ፣ የተማበር ሥራ ለተማሪዎች ይሰጣቸው::
- በመጨረሻ ይሽ ገዢ ገዢ ምሳሌ እንዲበቃ የመከናዬ ልተና ለተማሪዎች ይሰጣቸው::

#### **2.1.4. መሰረት ኮንማብረታዊው**

##### **የተማበር 2.1 መሰረት**

1. **v) 800                  h) 900                  w) 120                  n) 188  
l) 63,425                  m) 2,085                  a) 300,000**
2. **v) አቶ አህመድ በጠቅላላ ወጪ ያደረገት·**  
 $= \text{ብር } 1300 + \text{ብር } 250 + \text{ብር } 240 = 1,790 \text{ብር}$   
**l) በር 2000 - በር 1,790 በር = 210 በር**  
አቶ አህመድ የተረኞቸው 210 በር ነው::

የመልመድ 2 ህ ተያቀዣ የተወስኑትን የበት ሥራ፣ የከፍል ሥራ እና የበድን ሥራ በመስጠት ተማሪዎች እንዲሰጠቸው ማድረግ:: የከፍል ስራውን ጥን የወስኑትን ተማሪዎች ይሰጥር በማረም አስተያየት በደብተሩትው ላይ አስተያየት ይዘሩበት:: በሚቀጥለው ክ/ክ/ቤ የበት ሲሆ የሰራ መሆናቸውን አረጋግጣ፣ የተወስኑ ተያቀዣ ምን በመምረጥ ተማሪዎች በየተሸጠው ተቀር ሲለፈ ላይ እንዲሰሩ ማድረግ:: ለሁሉም ስራዎችው ተሸጠው መሰጠት ይሰራል፤ የመልመድ ተማሪዎች ከሰጣቸው መሰረት በመካናት የሚጠናከረውን የሚከተከሏም መሰረት በጥቀር ሲለፈው ላይ በመሻሻ ማስረዳት::

##### **የመልመድ 2ሀ መሰረት**

1. **v) 2,985                  h) 359,658                  w) 26,593                  n) 13,477  
l) 28,939                  m) 5,751                  a) 10,025                  f) 14,243**

2. **v)  $47742 - 2631 = 45,111$  ዓ.ም.**

$$47742 = 45,111 + 2631$$

**ለ)  $67758 - 3225 = 64,533$  ዓ.ም.**

$$67758 = 3225 + 64,533$$

**ሐ)  $394683 - 163432 = 231,251$  ዓ.ም.**

$$394683 = 231,251 + 163432$$

**መ)  $28782 - 4654 = 24,128$  ዓ.ም.**

$$28782 = 24,128 + 4654$$

**ወ)  $327,558 - 122,497 = 205,061$  ዓ.ም.**

$$327,558 = 205,061 + 122,497$$

**፪)  $294,354 - 148,265 = 146,089$  ዓ.ም.**

$$294,354 = 148,265 + 146,089$$

3. 36,050

4. 86,796

5.

<b>ሀ</b>	<b>ለ</b>	<b>ሀ + ሌ</b>	<b>ሀ - ሌ</b>
375	219	594	156
57,000	28,000	85,000	29,000
60,000	40,000	100,000	20,000
750,000	250,000	1,000,000	500,000

እስከ አሁን በተማሩት የሂሳብ ትምህር መሰረት ቁጥርናን መልመር በስራት  
የተማሩ መሆኑን ማስታወሻ:: ተደምገዥናንና ይሞርን ለይተው  
እንዲሸጠውቷው ማስታወሻ:: ይህን እውቀታቸውን መሠረት በማድረግ  
የመልመርና የቅይይርና የተማማሪነት ባህሪያት በመጠቀም ታርጓሜውና  
መፍታት እንዲሸጠው ማስገኘበት ያስፈልጋል:: ሲለምህረቱ መረዳት  
እንዲቻሉ ጥንድ ጥንድ በመሆኑ የተባባር 2.2 ጥያቄዎችን ተማሪዎች

ይሰራቸው:: እርስ ትክክል መሰራታቸውን ለማውቅ የተማረዥናን ደብተር  
የርመላቸው::

### ተግባር 2.2 መልከት

- |                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| 1. <i>v</i> ) 89 | <i>m</i> ) 5,100 | <i>z</i> ) 153 |
| <i>λ</i> ) 89    | <i>w</i> ) 153   |                |
| <i>d</i> ) 5,100 |                  |                |
2. የህ እና የለ መልሰት እከላ ፍቃው:: የአ እና የሙ መልሰት እከላ ፍቃው::  
እንዲሁም የወ እና የረ መልሰት እከላ ፍቃው::

መምህር! የመልመች 2ለ ጥያቄዎች ተማረዥናን የበት ለመ እንዲሰሩ ማድረግ  
በሚቀጥለው ክፍል ገዢ የህ ሠራንም ተማረዥናን ደብተሬታውን በማረጋገጫ  
አስተያየት በጣም ጥሩ እና በጣም ጥሩ የሚለትን የሞራል ማዘረጃች  
አስተያየቶች በደብተሬታው ለይ መሰጠት ያስፈልጋዎች::

### የመልከት 2ለ መልከት

- |                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 1. <i>v</i> ) $58 + 97 = 155$ |  |  |
| <i>λ</i> ) 31,000             |  |  |
| <i>d</i> ) 200,100            |  |  |
2. *v*) 583
- |                   |  |
|-------------------|--|
| <i>λ</i> ) 47,000 |  |
| <i>d</i> ) 632    |  |
3. *v*) 497                           *λ*) 89,000                           *d*) 720
- 4.

<i>v</i>	<i>λ</i>	<i>m</i>	<i>v+λ</i>	<i>λ+v</i>	$(v+\lambda)+m$	<i>v+(λ+m)</i>
103	535	976	638	638	1614	1614
3000	5,000	2,000	8,000	8,000	10,000	10,000
60,000	2,000	897	62,000	62,000	62,897	62,897
100,000	25,000	846	125,000	125,000	1,25846	1,25846

ከዚህ በፊት ሁሉት መልሆኑ በመሆኑ እና ሁሉት መልሆኑ ተጨማሪ  
መቀነስ የተማሩ መሆኑን ማስታወሻ:: ስለ ሁሉቱ ስለጥቃቻ የተማሩትን  
መሠረት በማድረግ የቃላት ተርጓሜዎችን መኖሩት የሚማሩ መሆኑን  
ማስተካከለበት ያስፈልጋል:: የተማረውችን የመረዳት አቅም ለማወቅ እንዲረዳውት  
በንድ የተማዘር 2.3 ጥያቄዎችን ጥገና ጥገና በመሆኑ እንዲሰሩ ያደርጋቸው::  
የተማዘር ጥያቄዎችን ስለሩ እየተዘዋዋዏ በመመልከት ተማረውችን እንዲሰሩ  
ያበረታታቸው እርምጃ በተጨማሪ የቃላት ተርጓሜዎችን ለመኖሩት የአስራር  
ደረጃዎችን በጥቀር ለሌሎች ላይ በመባኬ እርሳ ያስፈልጋቸው::

### የተማዘር 2.3 መልክቶ

1.  $7,500 - 5,000 = 2,500$
2. የአሁን ያስበውን ቅጽር መ በንስለው

$$m - 386 = 114$$

$$m = 114 + 386$$

$$m = 500$$

ስለዚህ የአሁን ያስበው ቅጽር 500 ነው::

3. የቅጽር ሁ እና ለ ለያነት 628 ነው:: በተጨማሪም ተንሸው መልሆኑ ቅጽር  
አሁን ሁ ግኝ ተሳፋ መልሆኑ ቅጽር ነው::

$$ሁለዚህ ሁ - ለ = 628$$

$$u - 372 = 625$$

$$u = 1,000$$

በመሆኑም ተሳፋ ቅጽር 1,000 ነው::

4. የኩ. ወጪት ያመጠት + ያለለኩት ተማረውች = መቁለለ ተማረውች  
 $\Rightarrow 417 + 381 = 470$

የለለኩት ተማረውች በሂት 53 ዓቸው::

መምህር ተማረውች የመልመድ 2ኛ ጥያቄዎች በብድን የከፍል ሥራ  
እንዲሰራቸው ያደርጋቸው:: ከዚያም በመቆጠል ተማረውች በትክክል  
መስራት አለመስራታቸውን እርሳ በመዘዋዋዏ ይመልከቱ::

Առանձին պրոցես հետագա դեպքում կազմով պահպան առաջարկվում է առանձին պրոցես:

## Բառական 2 և առաջարկ

1. Քաղաքացիության մասնակիության սպառականությունը կազմում է 150% և այս պահին պահպան առաջարկը կազմում է 240%:

$$U - A = 150$$

$$U - 90 = 150$$

$$U = 240$$

Հաջող շահագույն պահպան պահպանը կազմում է 240%:

2. Պահպան պահպան պահպանը կազմում է 1500 մակարդակ և այս պահին պահպան առաջարկը կազմում է 240%:

- 200 քաշական նորություն

- 150 քաշական նորություն

- 180 քաշական նորություն

- $U = \text{նորություն} + \text{առաջարկ}$

$$200 + 150 + 180 + U = 1,500$$

$$530 + U = 1500$$

$$\Rightarrow U = 970$$

Հաջող պահպան պահպան պահպան պահպանը կազմում է 970 մակարդակ:

3. Համարակալի առաջարկը կազմում է 2225%:

$$2225 - 1836 = 389 \text{ մակարդակ:}$$

4. Շահագույն պահպան պահպանը կազմում է 7531:

$$\text{Շահագույն պահպան} = 7531 - 389 = 1357$$

$$\text{Պահպան պահպան} = 7531 - 1357$$

$$= 6174$$

5. Վաճառքային պահպանը կազմում է 16,590 մակարդակ: Համարակալի առաջարկը կազմում է 10050 մակարդակ: Եթե առաջարկը կազմում է 5050 մակարդակ, ապա պահպանը կազմում է 11,490 մակարդակ:

$$16,590 - (10050 + 5050)$$

$$16,590 - 15,100 = 1,490$$

Հաջող վաճառքային պահպան պահպանը կազմում է 1,490 մակարդակ:

## 2.2 በዘመኑው ከ1,000,000 ደንብናነት መሰ ቁጥርናን ማባከት (15 ካንቲም)

### 2.2.1. የንዑስ ምልሬና የመማር ማስተማር ቀቻቻ፡-

- በዘመኑው ከ1,000,000 በታች የሆነ መል ቁጥርናን በበላ አንድ ሆኖ መል ቁጥር ማባከት፡፡
- በዘመኑው ከ1,000,000 በታች የሆነ መል ቁጥርናን በበላ ሁሉት ሆኖ መል ቁጥር ማባከት፡፡
- የማባከት የቀይይርና የተማማቸ ስህፈያትን በምሳሌ ማስረዳት፡፡
- እነዚ 1,000,000 የሚደርሱ መል ቁጥርናን በመጠቀምና የማባከት ሰነትን ተግባራዊ በማድረግ የቃለት ጥርጉለምናን መጽታት፡፡

### 2.2.2. ንዑስ ልዕሊ ስምስተማር በመነሻነት ወይም በአማራጥነት የቀረቡ የመማር ማስተማር አድና ተገባቸ

ተማሪዎች በበላ አንድ ሆኖ መል ቁጥርና ማባከት፡ ብለ ሁሉት ሆኖ  
ቅጥርናን ከበላ ሁሉት ሆኖ መል ቁጥርና ጋር ማባከት፡ ብልሁሉት ሆኖ  
ቅጥርና ከበላ አምስት ሆኖ ቁጥርና ጋር ማባከት የሚለትን መመራታዊ  
ዕንሰ ሁሳቦችን ለተማሪዎች የተለያየ ምሳሌዎችን በመሰጠት ጉልዚ በሆነ  
መልክ ማስረዳት ይጠበቃበዋል፡፡

ተማሪዎች የበላ ለማግኘት አንዳቸለ በመማገያ ክፍልዎች ወሰኑ 8  
ከፊት ያለት የከለ ሰርድ እንዲኖር በማድረግ የተማባር 2.4 ጥያቄዎች  
ጥንድ የንድ በመሆን እንዲሞከሩ ያደርጋቸው፡፡ ተማሪዎች ጥያቄዎችን  
ጥንድ የንድ በመሆን ሲሞከሩ እየተዘዋዋዏ በመመለከት ማስረዳታቸት  
በጣም ጥሩ መነሳዎችን ይረጋግል፡፡ ጥያቄዎችን ሲጠው ሲጨርሱ  
የተወስኑ ተማሪዎች የሰራተኞች በጥቅር ሰሌዳ ለይ በመቀኑ መልካቹዎን  
ያስረዳ፡፡ መከራከልዎን በመል ማድኑቸ ያስፈልጋል፡፡ ተማሪዎች የሰራተኞች

Ու տաշե՞մ ԱՊՀՀՀԿ ՔՊԴՆԻՇՔ ԹԵՐ ՔՊՈՒՏԻՒԽՔ ՄԱՆ ՈՒՓԸ  
ՈԼԶՎ ԴՅ ՊԱՑԻՆ ՈՒՄՊԱՐՈՒ ՍԿԵՐ ՊՊԱՑՔՆ ԴՐԱ ՆՎՈ::

### 2.2.3. የምክር ስራተኞችና አርአር ተግባራት

- በዘመን ከ1,000,000 የሚያጠስ ማለ እንደ ሆኖ ቁጥርችን ክመል ቁጥርች ወር እንዲያባለ የተለያየ ጥያቄዎችን እርስ በማዘገጃት ይሰጣቸው እና የጥያቄዎችን መልስቶም በቻል ይጠይቀቸው::
  - ማለ ሁሉት ሆኖ መል ቁጥርችን ከባለ ሁሉት:: ከባለ ሁሉትና ከባለ አምስት ሆኖ መል ቁጥርች ወር እንዲያባለ መልመድ በማዘገጃት ይሰጣቸው::
  - የሚባለ የቅይይርና የተጠማቸ ማህረሻን በምሳሌ እንዲያስረዳ ተማሪዎችን ያደርጋቸው::
  - ማባዛትን በመጠቀም የቻለት ጥርጉበጥዎችን እንዲፈቱ የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘገጃት ይሰጣቸው::

#### 2.2.4. መብቻኑ ከነፃነዎች

የተገበደ 2.4 መስተኞች

1. v) 96 ካርድኑ ይኖራል::  
ለ) 120 ካርድኑ ይኖራል::
  2. ካርድኑ ለይቀበሩ በማግባት መሰረ ማማሪነት ይቻላል:: በተማርምኑ  
መክህና ለይ ያለውን ማስታወሻ ተማርምኑ በማግባ ከተረከኑት  
የመለመኝ 2ወጊ ጥያቄዎች የከፍል ሆኖ በመስጠት ይዘተሩትዎን  
የርመለቶ:: ለተማርምኑም በደብተሩትዎ ለይ አስተያየት ቅድ::  
ቦጥም ቅድ:: እና እጅግ በጥም ቅድ በማግባት አስተያየት ይሰጣቸው::

የሚከተሉት 2ወ ፩፻፲፭

1. **v) 1,240**      **h) 129,633**      **w) 21,725**      **n) 800,000**  
**l) 15,030**      **m) 13,768**      **z) 54,120**

2. **¶1.  $\Phi\gamma = 935$   $\text{பிள்ளைகள்}$  சமூகம்**

$\text{Ո } 8 \text{ } \Phi = \omega \cdot \text{Անհերժիք} \cdot \rho \sigma C_f \Delta$

$$\omega = 8 \text{ } \Phi \times 935 \text{ } \text{Անհերժիք}$$

$$\Rightarrow \omega = 7,480$$

Առև.ս 7,480 Անհերժիք Քուաշան:

ԿԱ.Ս ԱՃ.Դ. ՔԻՄԳՀԵՐԻ ԱՄՊԻՏՈՎԸ ՄԵՐԱԴՄՈՒՆ ԼՄՊՈՎՔ ՀԱ  
ՔԴՀԱԴՄՈՒՆ ԼՄՊՈՎՔ ՀԱՅԱՀՄՈՒՆ ՔԻՄԳՀԵՐ 2.5 ԴՔՓՄԾԻ ՈՂԱԴՄ  
ՀԱՅԱՀԱ ՔԻՖԱ ՈՉ ՔԻՄՊՈՎՔ ԱՄՊԻՏՈՎԸ ՄԵՐԱԴՄՈՒՆ ՈՒԿԿ ՈՂԱԴՄ ԴՅ  
ՔԴՀԱԴՄՈՎԸ:

### ՔԻՄԳՀԵՐ 2.5 ԱՃ.Դ.

1.  $v) 935 \quad \lambda) 10,700$

2.  $\Omega \Phi = 75 \text{ } h^{-1}\text{մ}^2 \text{ ՔՎՄԾԻ } \rho \sigma \gamma \Delta$

$$\Omega 15 \Phi = v \Omega \Phi$$

$$v = 15 \Phi \times 75 h^{-1}\text{մ}^2$$

$$v = 1,1250$$

ՔԶՈ ԱՄԿԱՋՔ ՄԵՐԻ Օ15 ՓՆ Մ.Դ.Պ 1,1250 ՔՈՄԾԻ  
ՔԿԿԱՋՔ:

3.  $\Omega \Phi = 500 \text{ } \text{ԹԿԱՄ.ԾԻ } \rho \sigma C_f \Delta$

$$15 \Phi = v \Omega \Phi$$

$$v = 15 \Phi \times 500 \text{ } \text{ԹԿԱՄ.ԾԻ}$$

$$v = 7,500$$

ՔԹԿԱՄ.ԾԻ Կ.Ա.ԾԿՈՎ Օ15 ՓՆ Մ.Դ.Պ 7,500 ԹԿԱՄ.ԾԻ  
ՔՄԿԺԱՆ:

ՄԵՐԱԴՄԾ 2Մ ԴՔՓՄԾԻ ԱԾԿՈՎ Ա.ԿԱԾԿՈՎ: ԱՃ.Դ. ՔԻՄԳՀԵՐԻ ՈՐԴԵ  
ՄԵՐԱԴՄԾՈՒՆ ՈՒԿԿ ՈՂԱԴՄ ԴՅ ՀՐՑԿ: ՔՈՎՀԱԴՄՈՒՆ: ԱՄԱԿԱԴՄՈՒՆ ԴԿԱ  
ՄԵՐԱԴՄԾՈՒՆ ՔՈՎՀԱԴՄՈՒՆ: ԻՄԵՐԱԴՄՈՒՆ ՈՄԿՆԴՐԻ ՔԻՄԳՀԵՐԻ ՄԸ ՔԱՎԱ  
ՈՄԶԳԲ ՈՈՒՆ ՈԱՇՖՈՎ ՈՓԱԼՈ ՄԵՐԱԴՄԾՈՒՆ ՀԱՅԱՀՄՈՒՆ ԴԿԱԴՄԾՈՒՆ

Առաջընթացի մասին հայության պահանջման առաջարկությունը կազմակերպվել է ՀՀ Կառավարության կողմէ 2010 թվականի մայիս ամիսին:

Digitized by srujanika@gmail.com

1. **v) 1,530**    **d) 16,416**    **w) 71,092**    **n) 4500,000**  
**n) 4,698**    **m) 21,861**    **z) 152,390**    **o) 693,168**

2. 01 ዓመት = 5000 በመቶ

125 ፩፻፲፭ = የፌዴራል

**U = 25 ₩σտ · ✕ 5000**

**U = 125,000 ლიტრის**

ስለዚህ h25 ዓመት በኋላ 125,000 ይጠየቂል::

3. 1 h.  $\gamma$  = 45  $\mu$ C

3675 h. 7690 = v

$$v = 45 \text{ m/s} \times 3675 \text{ h} \cdot \text{days}$$

**U= 165,375 ac**

አርስ አዲር ገብረው በኢንድ ዓመት 165,375 ብር ይገኘል::

መ.ለ. ቁጥርችን በባለ እንዲኖ በባለ ሁ.ለት ሆሮችት መ.ለ. ቁጥርችን  
ማሳዣት ቁጥር ሌላ የተማሩ መሆኑን ማስታወሻ፡ አሁን ደግሞ  
የሚሣበት የቅይይርና የተጠማቷልት ማረጋገጫ የሚማሩ መሆኑን  
ማስተካከለ፡፡ ማረጋገጫን በተከተል እንዲረዳ በመጀመሪያ ተግባር 2.6  
ጥንድ ተንድ በመሆኑ ይለኝ፡፡ የተግባር 2.6 ተያቀዣች ለጠተው ለጨርስ-  
ከተማሩ ሲሆ የተዘረዘሩትን የባህርያት በዚያ እንብለው ከተረዳ በኋላ  
በደብተራቸው ለይ እንዲገለጻው ያደርጋቸው፡፡

የተግባር 2.6 መስተኞች

1. v) 90                  b) 90                  d) 504                  m) 504  
 2. ከወጪቱ መረዳት የሚታለው የህና የለ መልሬቶ እኩል ቅጽዎ::  
     እንዲሁም የሳ ክና የሙ መልሬቶ እኩል ቅጽዎ::

ተማሪዎች የመልመድ 2ኛ ጥያቄዎች የተወሰነትንን በመጀመርያ የከናፈ  
ሸራ በመስጠት የተማሪዎችን ደብተር ያርመሳቸው ክዘይም በመቀበሌ  
ከከናፈ ሸራው የተረኞትን ጥያቄዎች የበት ሸራ አድርጋው ይሰራ  
በሚቀጥለው ቅን ሁሉም ተማሪዎች የበት ሸራ የሰራ መሆኑን  
አረጋግጣ:: ተማሪዎች ደብተሩትውን እንዲቆያየሩ ማድረግና የጥያቄዎችን  
መለሰ በጥቃር ለለደው ልይ መቅድ:: የተማሪዎች መለሰች ታክክለ  
መሆናቸውንና አለመሆናቸውን እንዲያመሳከሩ ማድረግ::

### የሙሉመድ 2ኛ መልስ

1.

$v$	$\lambda$	$v \times \lambda$	$\lambda \times v$
80	9	720	720
20	160	3,200	3,200
28	7	196	196
9	340	3,060	3,060

2.

$v$	$\lambda$	$\sigma$	$(v \times \lambda) \times \sigma$	$v \times (\lambda \times \sigma)$
5	7	9	315	315
5	8	10	400	400
200	5	100	100,000	100,000

$$\begin{aligned}
 3. \text{ v) } 25 \times 8 \times 2 &= 25 \times 2 \times 8 \dots \dots \text{የቁይሬር ማህረ} \\
 &= (25 \times 2) \times 8 \dots \dots \text{የተማማቂ ማህረ} \\
 &= 50 \times 8 \\
 &= 400
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } 2 \times 37 \times 5 &= 2 \times 5 \times 37 \dots \dots \text{የቁይሬር ማህረ} \\
 &= (2 \times 5) \times 37 \dots \dots \text{የተማማቂ ማህረ} \\
 &= 10 \times 37 \\
 &= 370
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d) } 25 \times 2 \times 4 \times 5 &= 25 \times 4 \times 2 \times 5 \dots \dots \text{የቁይሬር ማህረ} \\
 &= (25 \times 4) \times (2 \times 5) \dots \dots \text{የተማማቂ ማህረ} \\
 &= 100 \times 10 \\
 &= 1,000
 \end{aligned}$$

4. v) 746                  b) 200                  d) 18                  m) 650

መ.ለ. ቁጥርናን በባለ አንድ ሆኖ እና በባለ ሁለት ሆኖ መ.ለ. ቁጥርና  
ማብዛት ከዚህ በፊት የተማሩ መሆኑን ማስታወሻ:: ይህንን አውቀታቸውን  
ተጠቀሙው የመልመሽ 2 ስን ጥያቄዎች (የመጀመሪያ አራቱን ጥያቄዎች)  
የከፍል ለሆነ መሰጣት:: የከፍል ስራውን ስርተው ስጂጂስ::  
የተወስኑትን ተማሪዎች ይዘተር ማረጋገጫ ከዚያም መልሰትን በጥቀር  
ስሌዳው ላይ ግልጻት ባለው ሁኔታ በማስረጃት ጥያቄዎችን ስርተው  
ይጠበቅ:: ቁጥርናን ስድስቱን ጥያቄዎች የበት ለሆነ አንድስሳ ማድረግ  
በሚቀጥለው ክፍል ገዢ ስድስት ተማሪዎችን በየተሸጠው መልሰትውን በጥቀር  
ስሌዳው ላይ በመዘገብ አንዳዲስፈጥ ማድረግ:: ለመከራቸው ጥሩሉ  
መሰጣት ተጠለ ነው:: ተማሪዎች ከመልሰቸው መልሰት በመነሳት  
አስፈላጊውን ማስተካከያና ትክክለኛ መልሰ በጥቀር ሲሌዳው ላይ በመዘገብ  
ማስረጃት::

ବ୍ୟାଙ୍ଗିକ ପରିଚୟ

$$1. 8 \times 750 = 6,000 \text{ ታንያዥን ተከለ::}$$

$$2. 1 \text{ } \Omega\text{C} \text{ } g\varphi H = 2500 \text{ } \Omega\text{C}$$

የ12 ወርቅ ደምኩል

$$\Rightarrow U = 30,000$$

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽՎԱՐ ՍԼԱՄԻ ՈՒՀԱՅ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔ ԲԱՐԵՎԱՐ 30,000 ՊԵ ԿՐՈՒ:

3. 1 ΡΦ.Ψ σημερινού = 500 λ.τ.σ φ.Ψ ελεύθ

15 ΡΦ·Ψ ΟΓΠΔΦΟΨ = Υ Δ·Τ·Σ Φ·Ψ Ε·Ε·Η·Λ

$\Rightarrow v = 7,500$  km/h.

በ1 ቀን = 2500 ዓ.ም በኩ ይሰጣል

Ω20 Φ? = U

⇒  $V = 50,000 \text{ h.} \cdot \text{גנום}$  נ-ס. ל-ה-ט-ל::

5. 1 በተመዳደሪት = 25 መደርፊያዎች አለት.

175 በተመዳደሪት = ቤ

$$\Rightarrow U = 4,375$$

ስለዚህ በታ መጽሐፍና በጥቃት 4,375 መሬፍናቶች አሉት::

6. ተከታታይ = 144 በትራ ድንጋጌዎችን ይሸላ

36 ካርቶን = ሆ በት-ሮ ደንጋጌዎችን ይይዛል::

$$\Rightarrow v = 5,1840$$

ስለዘመ. 36 ተመሳሳይ ከርቶም 5,1840 ዓ.ም. ይንጋግኙን ይረዳል::

ՄԱՐԴ ՊՅՈՒԹ ԴՄՈՒՀԵ ՔԻՆԾԱ ԽԵԹ ՀՂԻՄՈՒ ԱԼԱՎ

7. Կ.ՊՃԻՎ. Ա30 ՓԴ Թ.Հ.Պ 29,280 ՔԱԴ. ՀԳԴ ՔԸՔԸՄԴԴԴ  
ՔՄԸՀՃՃԱ:

8. የ20 ቀለምና የቅርቡ 90,000 ብር ይሆናል::

$$9. v) 6 \times 45 = 270$$

በጥቃትናው የከበደቱ የተማሪዎች በሸት 270 ነው::

ለ) የአንድ ክብဂ አባላት ያዋጋት የገንዘብ መጠን 1,665 በር ነው::

ሐ)  $37 \times 270 = 9,990$

በአጠቃላይ ለእስዱቱ ማጠንከረም የተዋጋው ገንዘብ 9,990 ነው::

10. በ1 ወር = 280 በር ይቆጥባል::

12 ወር =  $\sigma$  በር ይቆጥባል::

$\sigma = 3,360$  በር ይቆጥባል::

ስለዚህ በ1 ዓመት = 3,360 በር ይቆጥባል::

05 ዓመት =  $\lambda$  በር ይቆጥባል.

$\lambda = 16,800$  በር ይቆጥባል::

ስለዚህ አቶ ይረዳ በ5 ዓመት 16,800 በር ይቆጥባል::

## 2.3 እነዚ 1,000,000 ድብ መሰ ቁጥርና በባለ እንድ ሆሮ መሰ ቁጥርና በ10 ማካራል

(15 ካ/ዘመኑ)

### 2.3.1. የንዑስ ምዕራፍ የሚማር ማስተማር ቀቻቻ::-

- ሙሉ ቁጥርና በባለ እንድ ሆሮ መሰ ቁጥርና ያለፈና በቀረ  
መካራል::
- በማካራልና በማባዛት መካከል ያለውን ነጥቦችና በመጠቀም  
የማካራል ጥርጉለምና ማረጋገጥ::
- እነዚ 1,000,000 ዓለ መሉ ቁጥርና በባለ እንድ ሆሮ ቁጥር  
ማካራል ጋር የተያያዘ የቃላት ጥርጉለምና መፍታት::

### 2.3.2. ንዑስ ፕሮጀክት ማስተማር በመንኛነት ዘዴዎ በከማራጥነት የቀረቡ የሚማር ማስተማር አይና ተግባራት

ተማሪዎች የማካራልን ይጠና ሁኔታ በሁሉም በዚሁትና ከፍለው የሂሳብ  
ትምህርና የተማሩ መሆኑን ቅደምዎችን በመጠየቅ ማስታወሻ:: ከዚህ  
በፊት የተማሩትን መሠረት በማድረግ ካበል 4 እነዚ ባለ 6 ሆሮ  
የፈታው መሉ ቁጥርና በባለ እንድ ሆሮ መሉ ቁጥር ማካራል  
እንድማማሩ ማስታወሻ::

### **2.3.3. የምክር ስልተችና አርዝር ተግባራት**

- መ.ለ. ቁጥርናን በበላ እንደ ሆኖ መ.ለ. ቁጥር እንዲያከናደ  
የተለያየ መልመጃዎችን ይሰጣቸው:: በተጨማሪም መልመጃዎች  
እንደሱት እንደሚሰሩ ይከታተሉቸው::
- የፈለጋትን ሁሉት ቁጥርናን በመውሰድ በማሳካትና በማከራል መከከል  
ይለውን ገምድና የተለያየ ጥያቄዎችን በመስጠት ይሰራቸው::
- ማከራልን የተመለከቱ የበት ለሂሳ የከፍል እና ለሂ ይሰጣቸው::
- 010 ማከራልን የተመለከቱ የከፍል እና የበት ለሂ በመስጠት  
የተማረዥናን የመረዳት ቅሎታ ይለዋ::  
ይህን ምልኩ ሲያጠቃለለ አጠር ያለ ፊተኛ ይሰጣቸው::

### **2.3.4. መልከት ከነማብረራቶች**

መሸመራያ ያለ ቁር ማከራል ቁጥሪው ደንገጧ በቀር ማከራል የሚማሩ  
መሆኑን አስተኛው ጥንድ ጥንድ በመሆኑ የተግባር 2.7 ጥያቄዎች ይሰሩ::  
የተግባሩን ጥያቄዎች ለርተው ለፌርሰት ሁሉት ለቻቻ በየተራ በመውጥት  
መለከቻውን ጥቅር ለሌደ ለይ በመሻሻ ይሰራዙ ለመከራቸው ተማረዥና  
በዚህመሳዬ ቅራል ይሰጣቸው::

#### **የተግባር 2.7 መልከት**

1. ለእያንዳታው ምሃ አምስት ምሃ አምስት በር ይደርሳቸዋል::
2. አንቀጽ ክስበት 25 ክስቶ ይደርሳቸዋል::  
በምሳሌው መሠረት መልመጃ 2ኛ የበት ለሂ ይሰሩ:: በማቀጥለው  
ከፍል ገዢ ሁሉ ሁሉም ተማረዥና መስራታቸውን ይብትሸቸውን እየተዘዋዋሩ  
በማየት ማረጋገጥ:: ከበት ለሂው የተወስኑትን ጥያቄዎች መርጠ ጥቅር  
ስሌዳው ለይ በመሻሻ አስፈላጊን ማስረዳት በፍጥነት ለመረዳት የተቻገሩ  
ተማረዥናን ለይቶ ክስበት ተማረዥና በትርፍ ገዢታው እንዲያስረዳቸው  
ማድረግ በጥም ጥሩ ነው::

#### **የሙሉመጃ 2ኛ መልከት**

1.  $1984 \div 2 = 992$
2.  $1554 \div 6 = 259$

$$\text{Ա) } 1791 \div 3 = 597$$

$$\text{Բ) } 3452 \div 4 = 863$$

$$\text{Ծ) } 3450 \div 5 = 690$$

$$\text{Հ) } 6895 \div 7 = 985$$

$$\text{Ա) } 5248 \div 8 = 656$$

$$\text{Հ) } 7857 \div 9 = 873$$

$$2. \text{ Ս) } 24,326 \div 2 = 12,163$$

$$\text{Ա) } 383,433 \div 3 = 127,811$$

$$\text{Ծ) } 542,136 \div 4 = 135,534$$

$$\text{Ծ) } 213,525 \div 5 = 42,705$$

$$\text{Մ) } 216,162 \div 6 = 36,027$$

3.9,000 ՊԸ ՀՔՆՑԴՐ. ՀԸԸ ՀՔԸ ԵՔԸՈՎՃԱ::

ՄՊՄԱՆ! ՔՄԱՄԱԿ 2 ՓՆ ԴՔՔՄԴ ՔԻՒՃ ԽՄ ՈՄԱՌՈՒՇ  
ՔԻՄՂՄԴԴՆ ՃԱՌԸ ՏԿՄԱԼՄՈ ԻԼԵՐՄ ՈՄԱԳՈՃ ՈԶԱՌՃՄՈ  
ՂՅ ՀՈՒՅԹՆ ՃՈՂՄՈՎՃԱ::

### ՔՄԱՄԱԿ 2Փ ՄԱՐՖ

$$\text{Ս) } 6747 \div 5 \text{ ՔԸ} = 1349 \text{ ՀԿ ՓՃ} = 2$$

$$\text{Ա) } 15437 \div 2 \text{ ՔԸ} = 7718 \text{ ՀԿ ՓՃ} = 1$$

$$\text{Ծ) } 49369 \div 3 \text{ ՔԸ} = 16456 \text{ ՀԿ ՓՃ} = 1$$

$$\text{Ծ) } 32537 \div 4 \text{ ՔԸ} = 8134 \text{ ՀԿ ՓՃ} = 1$$

$$\text{Մ) } 86343 \div 9 \text{ ՔԸ} = 9593 \text{ ՀԿ ՓՃ} = 6$$

$$\text{Հ) } 51845 \div 6 \text{ ՔԸ} = 8640 \text{ ՀԿ ՓՃ} = 5$$

ՔՄԱՄԱԿ: ՄԱԳՆԱԿ ՄՊԱԿՆ ՈՆՔԴՆ ԴՈՒՄՈՎ ՔՓԱԴ ԴՅԱԱ  
ԴԿԴՆ ՄՈՎՃԴՆ ԻԼԵՍ ՈՃԴՆ ՔԻՄՂԿ ՄՈՄԿԴՆ ՄՊՈՎՃՈՒՈՒ:: ՀՄԴ ՃՊԳ  
ՔՄԱԿՆ ՈՆՔԴՆ ՈՄՈՓԳՄ ՔՓԱԴ ԴՅԱԱՁԳ ՄՈՎՃԴՆ ՔՄՂԿ  
ՄՈՄԿԴՆ ԴՄՈԿ 2.8Դ ՈՂՃ ԻՊԱԿՆ ՈՇՃ ՃՈՎՃՄՈԴՆ ՈՄՂՀՄ  
ՈԶԱՌՃՄՈ ՂՅ ՈՂԳՄ ԴԿՀՆ ՀԿԸ ՈՂԳՄ ԴԿՀՆ ՈՊՈԴՆ ՀՈՒՅԹՆ  
ՃՊԿՈՒՈՒ::

### የተግባር 2.8 መሰረት

1.  $31 \times 8 = 248$  እና  $248 \div 8 = 31$
2.  $168 \div 7 = 24$

ለስንጻ ወረዳ 24 የወሂን መሰብያ ቅዱር ያደርሳቸል::

### የመሰረታዊ 2በ መሰረት

1.  $7242 \div 6 = 1,207$   
አዲንጻንፌ ፈጥን 1207 በርቱካምና ያይሳል::
2.  $1300 \div 5 = 260$   
የክንፌ እንጻ ክሳ ቅር 260 በር ይሆናል::
3.  $4,500 \div 10 = 450$   
450 የጥቅም መቆጣት ያስፈልጋለ::
4.  $84,375 \div 9 = 9375$   
አዲንጻንፌ ተ/ብት 9375 መቆከፍት ያደርሳቸል::
5.  $\text{P}12 \text{ ወር } \times \text{P}12 \text{ የጥቅም } = 28,800 \text{ በር}$

$$\begin{aligned} \text{P}4\text{ውር } \times \text{P}4\text{ውር} &= \text{P} \\ \Rightarrow \text{P} &= 9,600 \end{aligned}$$

- ስለዚህ የወ/ሮ ት-ծግበት የ 4 ወር የጥቅም 9,600 በር ነው::
6.  $\text{P}8 \text{ በራም } \times \text{P}2 = 52,000$   
 $\text{P } 1 \text{ በራ } \times \text{P}2 = U$   
 $\Rightarrow U = 6,500$   
ስለዚህ የክንፌ በራ ቅር 6,5000 በር ነው::

### የሆነዎች በስነ ማጠቃለያ መፈጸም መፈጸም

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. $U) 8,063$ | $W) 40,999$ |
| $A) 10,817$   | $Z) 23,906$ |
| $B) 108, 026$ | $H) 409$    |
| $C) 111,222$  |             |
| 2. 258        |             |

3. *v*)  $539 \times 1 = 539$       *w*)  $0 \div 54 = 0$   
*a*)  $0 \times 715 = 0$       *z*) 100  
*b*)  $723 \times 56 = 56 \times 723$   
*c*)  $(89 \times 7) \times 3 = 89 \times (7 \times 3)$   
4. *v*) 513      *a*) 1,222      *b*) 1,957  
5. 125,000 *AC*  
6. 301 *AC*

# የሸጋፍ ማስተካከል

ከፍልፏምዬና የሰነድዎች ቁጥር

(27 አ/ገብር)

## መግለጫ

ተማሪዎች ስለ ከፍልናይ ዕንሰ ሁኔታ በዚህተኛ ከፍል የአሳሳቢ ታምህርት መማር የይመሩ መሆኑን በተለያየ ጥያቄዎች ይከልሳለችው:: ከፍልናይ የአንድ መፈጸም ከፍል ወይም የአንድ ምድብ ከፍል መሆኑ በዚህተኛ ከፍል የተማሩ እንዲነበር ለተማሪዎች የተለያየ ጥያቄዎችን በማስረጃ መከላሉ ተገባ ነው::

## የምስክር የመማር ማስተካከል ወጪታች::

- ከፍልፏምዬና የሰነድ ቁጥር ከፍልፏምዬና አንድዎን ማስቀት::
- ተመሳሳይ ታህት ይኖችውን ከፍልፏምዬና ማጠፊዎችን በቀድም ተከተሉ ማስቀመጥ::
- ተመሳሳይ ታህት ይኖችውን ከፍልፏምዬና ማጠፊዎችን ማቀዝበ ተከተሉ ማስቀመጥ::
- እኩ ከፍልፏምዬና ማስቀት::
- አስፈላጊ ማቅረብ እና አስፈላጊ ቁጥር ቁጥር ከፍልፏምዬና ማጠፊዎችን በቀድም ተከተሉ ማስቀመጥ::
- ሂሳብ በዚት አስፈላጊ ሻታ የሆነ አስፈላጊ ቁጥር ቁጥር ከፍልፏምዬና ማጠፊዎችን በቀድም ተከተሉ ማስቀመጥ::
- ሂሳብ በዚት አስፈላጊ ሻታ የሆነ አስፈላጊ ቁጥር ቁጥር ከፍልፏምዬና ማጠፊዎችን ማቀዝበ ተከተሉ::

**የጠራና ስማስተማር በዋኑት የሚያሳይት የተምህርት መሆኑዎች**  
ይህን ጥወኑ ለማስተማር ካሚያሰልበት የማስተማር መርቻ መግለጫዎች  
መከከል:-

- ማስመራቶ፣ ባለቀለም መመሪ፣ ማርከርቶ፣ መጠሪቶ፣ የሰራል ወረቀት፣  
ከላከርቶ
- በምስለዎች የተገለዥ ክፍልፄጥቶ
- እኩ ክፍልፄጥቶን የሚያሳይ ሰራተወቃ መግለጫዎች::
- የከርቡኝዎች ቁጥርቶን መደመር መቀነስ የሚያሳይ የቅጥር መስመር  
መግለጫዎች ወር ውድምና ትወች::

### **3.1 ክፍልፄጥቶ የእንዲ መስ ነገር ክፍለዎች**




(4h/2ዘመርት)

#### **3.1.1. የገዢ ጥወና የመማር ማስተማር ቀቻቶች:-**

- መለ ቁጥርቶን በክፍልፄጥቶ መግለዥ::
- የክፍልፄጥቶን ለፊልና ታህት መተርካም::
- የክፍልፄጥቶን ለፊልና ታህት መለያት::

#### **3.1.2. ነው ሰዕስን ስማስተማር በመንኛነት መይም በአማራጥነት የቀረብ የመማር ማስተማር አፈና ተግባራት**

የክፍልፄጥ ዕንሰ ሁሳብን መማር በሆነታ ክፍል የሚሰጠ ነጥሮሁርት የተቋሙለ  
መሆኑን ተማሪዎች እንዲያስታወሻ የተለያየ ጥያቄዎችን መጠየቁ በጥቀር  
ለለዎች ላይ ክስቶና ነኩ - እሱታዎችን በመሳሌ እኩል በታ በመከኔል የተወስኑ  
ከፍለዎችን አጥቀር በክፍልፄጥ እንዲገልጹ መጠየቁ:: በስራ በወረቀት ላይ  
በምሳሌ አዘጋጅቶ ማቅረብ እና ተማሪዎች እንዲረዳ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው::  
በትልቅ ወረቀት ላይ ክስ በታ ያለትን በመግለጫ ለተማሪዎች ካሚማሩበት  
ጥቀር ለለቀ ፊት ለፋት ለጥናለዎች::




Ա. ՔԴՔՊՈ. ԻԳՃ  $\frac{1}{4}$  ՞ ԿՈ. Ա. ՔԴՔՊՈ. ԻԳՃ  $\frac{2}{4}$  ՞ ԿՈ. Ժ. ՔԴՔՊՈ. ԻԳՃ  $\frac{3}{4}$  ՞ ԿՈ.


የነገሮች የሚከተሉት ሰላም የሚሰለውን አንድ ዓይነት ቅሁት ያለውን  
ከፍልፁጥር ለማማያት ነው::

አንድ አይነት ቅሁት የለም ውጤ ተያቄዎች ለማስላት በቀላሉ የሚከተሉትን  
ምሳሌዎች ለንዑስ ርዕስ የመርሃኝ መማርሃዎች መጠቀም ይችላል::


ምኩለ ህ.



-




二



የተቀባዩ ክፍል  $\frac{1}{4}$

=




የተቀባዩ ክፍል  $\frac{2}{4}$

የተቀባዩ ክፍል  $\frac{1}{4}$

የተቀባይ ክፍል  $\frac{1}{4}$

እኩ ከፍል፫.የትን በጥሰሳለ በመጠቀም ለተማሪዎች ግልጽ ለማድረግ  
የሚከተሉውን ምስል ተመልከቱ::

ለምሳሌ:-



ከምሳሌ ከተገለበው 0 =  $\frac{0}{12} = \frac{0}{13} = \frac{0}{14}$  ወዕት በሙሉ እኩ ከፍል፫.የትን  
ናቸው:: ምክንያቱም ሁሉም ከፍል፫.የትን አንድ አይነት ወር አላቸው::

### 3.1.3. የምዘና ስልቶችና ክፍክር ተግባራት

- መምህር! መሉ ቅጥርችን ወደ ከፍል፫.የትን አንዳቀይ የተለያዩ  
ጥያቄዎችን በማዘጋጀት በከፍል ወሰጥ ይጠይቷቸው::
- የተለያዩ የከፍል፫.የትን ሆኖ በማዘጋጀት የከፍል፫.የትን ለፊልና  
ታሟት አንዳለየ በከፍል ወሰጥ ይጠይቷቸው::

### 3.1.4. መስጠት ኮንብብራሪቶች

ተማሪዎች ጥንድ ጥንድ በመሆን የተግባር 3.1ን ተያቄዎች አንዳለኝ  
ያደርጋቸው፡ እርስ ተማሪዎች ሲሰሩ በመከከለቸው እየተንቀሳቀሱ ሲሆቻቸውን  
መመልከትና ማጠረሻታት ያስፈልጋል፡፡ የተግባር 3.1ን ተያቄዎች ሲርተው  
ስ.መርሱ፤ ሲለ አስፈሩ በተማሪዎች መቆኑና ከጥያቄዎች ቅጥሎ የተባለውን  
ያነሳለ፡፡ ከዚያም እርስ ሲለመልከቶ ተጨማሪ ማጠረሻያ ይሰጣቸው::

### የተግባር 3.1 መስጠት

1. የተቀባዩ ከፍል የሙሉ ከዚ ላይ  $\frac{1}{4}$  ነው::

2. የጠቃለው የመልጫ ልክታንግል  $\frac{1}{3}$  ነው.

መምህር! የመልመች 30 ቅዱቻቸው የከፍል ሆኖ በመሰጣት የሁሉንም ደብተር በመሰሳሰበ በድብተራቸው ላይ አስተያየት ይሰጣል:: ከዚያም የተወሰነት ቅዱቻቸው የጥቅምችን መልሰት በየተራ ጥቅር ስለወው ላይ በመዘኝ የሰራተኞች እርምጃ ሲለመልሬች ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣቸው::

**የመልመች 3ዕ መስተኛ**

1. በ) ክቡ ከ 6 እከል በታ ተከናሽል::

- የተቀባው የከቡ ክፍለው 2 ዓቶች
- የተቀባው ክፍል የመል ክቡ ሁሉት ስደስተኛ ነው::


ለ) ነን አራቱ ከ12 እከል በታ ተከናሽል::

- የተቀበ ነን አራቱ ክፍለው 5 ዓቶች::
- የተቀበ ክፍለው የመል ልክታንግል አምስት አስራ ሁሉት ዓቶች::


ሐ) ነን አራቱ ከስድስት እከል በታወች ተከናሽል::

- የተቀበ የፈክታንግል ክፍለው አራት ዓቶች::
- የተቀበ ክፍለው የመል ልክታንግል አራት - ስደስተኛ ዓቶች::


2.



ሀ. ስደስት ስምንትና



ለ. ሁሉት አራቱ



ሐ. አምስት ስምንትና

የመልመች 3ዕን ቅጽቀዢት ቅማሪዢት በሚገባ ለርተው ከሆነ የተግባር 3.2ን ቅጽቀዢት የከፍል ሥራ ይሰጣቸውና ያጠሙለቸው:: እርማት ከተሰጣቸው በኋላ ቅማሪዢት ገለግ እንዲያደርግ ያደርጋቸው::

### የተግባር 3.2 መስተቶ

- ፈክታንግለ ከ12 እከ8 በታ ተከፍል::
- የጠቅሩ የፈክታንግለ ከፍለው ትኩዎ::
- ይልጠቅሩ የፈክታንግለ ከፍለው ትኩዎ::
- የጠቅሩ የፈክታንግለ ከፍለው የመለ ልክታንግለ አምስት አስራ ሁሉትና ትኩዎ::

መግለጫ! የተግባር 3.2 ቅጽቀዢትን በሚገባ ለርተው እና ተረድተው ከሆነ እርስ የተወስኑትን የመልመች 3ለ ቅጽቀዢት በቃል በከፍል ወሰጥ እንዲገልጻ ማድረግ:: ለለውን ደግሞ የበት ሥራ መሰጠት አለበት:: በሁሉተኛው ቅን የበት ሥራውን ቅማሪዢት መሰራት አለመሰራታቸውን መቆጠበር አለበት:: ከዚያም ለጥቅምች ተከተለኛውን ማብራሪያ እርስ ይሰጣቸው::

### የመልመች 3ለ መስተቶ

1.

በአሁን ሲጋፍ	አፊል	ታህት
ሀ. ሁሉት አምስትና	$\frac{2}{5}$	2
ለ. ሁሉት አራትና	$\frac{3}{4}$	3
ሐ. አምስት ሰባትና	$\frac{5}{7}$	5
መ. አራት ሰምንትና	$\frac{4}{8}$	4
ወ. ሰባት አስራና	$\frac{7}{10}$	10

2. v) አምስት- አሰራ ሁ-ለተኛ

ለ) አንድ - ስደሰተኛ

ሐ) መስት - ስምነተኛ

መ) አራ-ት - አሰረኛ

3. የአንቀጽ ሌጅ ደርሻ የመ-ለ ዓብዕ አንድ - ስደሰተኛ ይሆናል::

4. ያልተበለስ የለስላሳ መርመ-ለች 20 ዓቶዎ:: ያልተበለስ መርመ-ለች  
ከመቅላለው መርመ-ለች  $\frac{20}{24}$  ዓቶዎ::

### 3.2 ተመሳሳይ ቤት ያለቸውን ከፍልፄሞችን ማመዳደርና በቃድጻ ተዘተል ማስቀመጥ

(2ኛ/7ዘዴ)

#### 3.2.1. የንብስ ምስራና የመማር ማስተማር በቃጥታ

- ተመሳሳይ ቤት ያለቸውን ከፍልፄሞች ማመዳደር::
- ተመሳሳይ ቤት ያለቸውን ከፍልፄሞች በቃድጻ ተዘተል ማስቀመጥ::

#### 3.2.2. ገዢ ሰሌዳን ለማስተማር በመነሻነት ዘዴም በክማራዊነት የቀረቡ የመማር ማስተማር እናና ተገባሩት

በመጀመሪያ የዘመኑን ዓይነ- ሰሌዳ ማስተማር ሲያዙ኏ ተ-ርጋሚ 3.2ን  
በመሳሳይ ምስራና ማስቀመጥ:: ተማሪውን ከተረዳ በንፈስ በደብተራቸው ለይ ይቀሩ::  
ተማሪውን ጥንድ ጥንድ በመሆኑ የተግበር 3.3ን ጥያቄውን ይሞከሩ:: ሁ-ለ-ም  
የከፍለ ተማሪውን በንቂት አንዳጋጭኩ በመከከለቸው እየተንቀሳቀሰ  
ማበረታታት ያስፈልጋል:: ተመሳሳይ ከፍልፄሞችን ለማመዳደር ለፊሎችቸውን  
በች ማመዳደር በቁ መሆኑን በምሳሌውን አመካኝነት አንዳረዳ ማድረግ::  
በተጨማሪው እርስ የሁ-ለ-ንም ጥያቄውን መልስች ግልጾ በሆነ መልከ-  
ይንገናቸው::

### 3.2.3. የምክና ስሌቶችና አርዝር ተግባራት

ተመሳሳይ ቤት ያለውን ክፍልኩርቻን ተማሪዎች እንደሆነ በቅድም ተከተል  
ማስቀመጥ እንዲሚችሉ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት በቁል እንዲመልሰ  
ያደርጋቸው::

### 3.2.4 መስረቶች ኮንቀብረፈዎች

#### የተገበበ 3.3 መስረቶች

##### 1. በምሳሌ ሆ

- የተቀበ ክፍልዎች በዚት = 1
- የልተቀበ ክፍልዎች በዚት = 5
- የተቀበ ክፍልዎች በክፍልኩርድ ሲጋዥ =  $\frac{1}{6}$
- የልተቀበ ክፍልዎች በክፍልኩርድ ሲጋዥ =  $\frac{5}{6}$

##### በምሳሌ ለ

- የተቀበ ክፍልዎች በዚት = 2
- የልተቀበ ክፍልዎች በዚት = 4
- የተቀበ ክፍልዎች በክፍልኩርድ ሲጋዥ =  $\frac{2}{6}$
- የልተቀበ ክፍልዎች በክፍልኩርድ ሲጋዥ =  $\frac{4}{6}$

$$1) \frac{5}{6} \text{ ይበልጣል} \quad 2) \frac{4}{6} \text{ ይበልጣል}$$

መምህር! የመልመሻ 3 ስን ጥያቄዎች የክፍል ሥራ በመሰጠት ተማሪዎች  
ገለግ እንዲያደርግ ያደርጋቸው:: እርስጥ በመጨረሻ ላይ ለመልመሻዎች  
ትክክለኛውን መልስ የሰረዳቸው::

#### የመልመሻ 3-ከ መስረቶች


1. 1) $\frac{3}{6} < \frac{5}{6}$	2) $\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$	3) $\frac{21}{25} > \frac{19}{25}$
4) $\frac{7}{8} < \frac{9}{8}$	5) $\frac{15}{24} = \frac{15}{24}$	

2.  $\frac{2}{14} + \frac{3}{14} + \frac{5}{14} + \frac{6}{14} + \frac{9}{14} = \frac{29}{14}$

3.  $\frac{10}{9} + \frac{8}{9} + \frac{7}{9} + \frac{5}{9} + \frac{4}{9} = \frac{42}{9}$


### ተግባር 3.4 መልኩ

1.



$$\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1$$

2.



$$\frac{5}{10} - \frac{4}{16} = \frac{1}{16}$$

### የተግባር 3.5 መልኩ

v)  $\frac{34}{4}$       b)  $\frac{12}{26}$       d)  $\frac{37}{38}$       o)  $\frac{54}{49}$

### የተግባር 3.6 መልኩ

v)  $\frac{15}{38}$       b)  $\frac{4}{28}$       d)  $\frac{6}{270}$       o)  $\frac{0}{310} = 0$

### **3.3 ተመሳሳይ ታህት ይገኝዎን ከፍጻፋጥቶ ማድመርና መቀነስ**

(2Н/2НРТ)

### **3.3.1. የንዑስ ምልክና የመማር ማስተማር ብቻታች**

- ተመሳሳይ ታህት ያለችውን ክፍልፁጥር መደመር::
  - ተመሳሳይ ታህት ያለችውን ክፍልፁጥር መቀነስ::

### **3.3.2. ንዑስ ፈቃድ ስምላትና በመነሻነት ወደም በአማራንጻነት የቀረብ የሚሸፍ**

የዘመን ንዑስ ስዕስ መሳተምር በግምት ይሞሩበት ገዢ፡-

አንድ ዓይነት ቅሁት የለምዎን ክፍል፪.የኛ (ተመሳሳይ ክፍል፪.የኛ) መደመር ማለት አንዳን ቅሁት ወሰዶ ለዕለታዊዎን በመደመር የሚገኘው ክፍል፪.ይ ማለት ነው::

Ես պղե՞մ  $\frac{v}{\lambda}$  հե՞տեւ դասին իրական ուժում կանոնավոր է:

$\frac{U}{\theta} + \frac{\sigma^2}{\theta} = \frac{U+\sigma^2}{\theta}$  ይህንናው የተለያ መሳሪያ ቁጥር ነው::

$$\text{संतुलितः - } U) \frac{\frac{4}{2}}{\frac{5}{2}} + \frac{\frac{5}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{\frac{4+5}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{9}{5}$$

$$\text{d)} \frac{10}{5} + \frac{6}{5} = \frac{10+6}{5} = \frac{16}{5}$$

### ஓଡ଼ିଆ ଲେଖକ୍ସିଃ-

$\frac{d}{dx} \lambda x^{\frac{m}{\lambda}} = \frac{m}{\lambda} x^{\frac{m-1}{\lambda}}$  λ ԱՅ ՔԴՆՔ ՄԱՆ ՓՏԸ ( $\lambda \neq 0$ ) Մ-ՆԴ ԴՄՈՒՆՔ ԻԳՆԱԿ-ՔԴ

በኢትዮጵያ ማስታወሻ

$$\frac{U}{\Delta} - \frac{\sigma m}{\Delta} = \frac{U - \sigma m}{\Delta} \quad (\text{հՀՔ. 7 ՔՄԴ ԱՄՓ-ՆԸ ԱԲ ՄՓԿԻՆ})$$

$$\text{గొణం } U = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5-1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\text{గొణి లొ లొ : } \frac{9}{16} - \frac{7}{16} = \frac{9-7}{16} = \frac{2}{16}$$

### 3.3.3. የምክና ስልቶችና ተግባራት

- እርስ ለተማሪዎች ተመሳሳይ ታህሳት ያለውን ክፍልኩያች መደመርና  
መቀነስ የሚያስከትል ጥያቄዎችን በማዘጋጀት የበት ለሆኑ ይሰጣቸው::

### 3.3.4. ማስከት ኮንቀሳረዎች

ማምህር! የመፈመዎች 3መን ጥያቄዎች የክፍል ለሆኑ በመስጠት የተማሪዎችን  
ደብተር በማረጋገጫ በተማሪዎች ደብተር ላይ አስተያየት ይቀኑል::

#### የመፈመዎች 3መ ማስከት

- |                     |                    |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1. v) $\frac{5}{6}$ | d) $\frac{12}{15}$ | w) $\frac{16}{28}$  |
| l) $\frac{7}{10}$   | m) $\frac{20}{24}$ | z) $\frac{23}{36}$  |
| 2. v) $\frac{1}{4}$ | d) $\frac{12}{75}$ | w) $\frac{8}{45}$   |
| l) $\frac{3}{15}$   | m) $\frac{2}{9}$   | z) $\frac{16}{130}$ |

### 3.4 አቶ ክፍልኩያ

(5ክ/7ክዢ)

#### 3.4.1. የንዑስ ምዕራፍ የመማር ማስተማር በቃቻ:-

- አቶ ክፍልኩያን በስዕስ ማማያት::
- ለተመጥቶው ክፍልኩያ አቶ ክፍልኩያ መረጃ::

#### 3.4.2. ገዢ ሰዕስ ለማስተማር በመስጠት ዘዴዎ በክማራዊነት የቀረበ የመማር ማስተማር ዘዴና ተግባራት

ተማሪዎች አቶ ክፍልኩያን በምስል በመጠቀም እንዲገነዘበ ማድረግ::  
ለምሳሌ:- በC-E-I ሁሉት አካል በታች አራት አካል በታች እና ሰምንት አካል  
በታች በመከራል ወይም  $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$  የሚለትን በማሳየት ተማህርቃን መደመር

ይቻለለ:: በመጀመሪያ ጥንድ ጥንድ በመሆን የተግባር 3.4 ጥያቄዎችን  
እንዲሸፍ ያደርጋቸው:: የተግባሩን ጥያቄዎች ስላሩ በመከከለቸው  
አየተንቀሳቀስ እኔ ማድረግ ተገቢ ነው:: ጥያቄዎችን ማርተው ለመርዳ  
የተወሰነ ተማሪዎች በየተራ መልካቸውን ጥሩር ለሌላ ለይ በመዘኝ ያስረዳ::  
ከተሰጠት መልስ በመከለት ማጠናከራይ ወይም ማስተካከያ መልስ መስጠት  
ያስፈልጋል::

### **3.4.3. የሚዘኝ ስልቶችና አርክር ተግባራት**

መግለጫ! የተለያየ የአቶ ክፍል፪.የትን ጥያቄዎች በማዘጋጀት ክፍል ወሰጥ  
እንዲለየ ያደርጋቸው::

### **3.4.4. መልከት ኮንሚስራራቸው**

#### **የተግበር 3.7 መልከት**

1. በምስል ሁ የተቀባው ክፍል የፈከታትንግል ላይ  $\frac{1}{3}$  ይ ነው::
2. በምስል ለ የተቀበሉት ክፍል የፈከታትንግል ላይ  $\frac{2}{6}$  ይ ዓይቸው::
3. በምስል ስ የተቀበሉት ክፍል የፈከታትንግል ላይ  $\frac{3}{9}$  ይ ዓይቸው::
4. በሠነድናም ምስልዎች የተቀበሉት የፈከታትንግል ክፍል የሚጠና እኩል ዓይቸው::

የመልመጃ 3ወን ጥያቄዎች የበት ለመስጠት በማቅተለው ቅን እርማት  
ይሰጣቸው:: ነገር ጥን እርማት በማስጠበበት ወቂት ተማሪ ተከር የሚሰተማር  
॥ዚን ይጠቀሙ::

#### **የመልመጃ 3ወ መልከት**

$$1. \text{ v) } \frac{15}{20} : \frac{30}{40} : \frac{60}{80}$$

$$\text{b) } \frac{28}{35} : \frac{56}{70} : \frac{112}{140}$$

**4)**  $\frac{42}{49} : \frac{84}{98} : \frac{168}{196}$

**5)**  $\frac{49}{63} : \frac{98}{126} : \frac{196}{252}$

2. **6)**  $\frac{1}{3} : \frac{2}{6} : \frac{3}{9} : \frac{4}{12}$

**7)**  $\frac{1}{2} : \frac{2}{10} : \frac{3}{15} : \frac{4}{20}$

**8)**  $\frac{3}{4} : \frac{6}{8} : \frac{9}{12} : \frac{12}{16}$

**9)**  $\frac{4}{5} : \frac{8}{10} : \frac{12}{15} : \frac{16}{20}$

3.  $\frac{3}{18}$  ከና  $\frac{1}{6}$  ከንጂዥ-ም  $\frac{1}{3}$  ከና  $\frac{2}{6}$  ከቃድራቅ-ቃጥው::

### 3.5 አስፈላጊ: መተና እና አስርቃሽ ቁጥር

(4ኛ/ዘለያት)

#### 3.5.1. የንብስ ማሰራጃ የመማር ማከተማር ቁጥቶ:-

- አስርቃሽ ቁጥር-ን በቀጥር መሰመር ሌይ, ማግኘት::
- መቶችን  $10 \times 10$  በሆነ ካሬ ማመልከት::
- አስርቃሽ ከቃድራቅ-ቃጥውን በአስርቃሽ መግለፅ::
- $\frac{1}{10}$  ዓን ወደ አስርቃሽ ቁጥር መቆየር::

### **3.5.2. የዕስ ሰዕናን ስማነትማር በመነሻነት ዘይም በአማራጥነት የቀረበ የሙማር ማስተማር አለኝ ተግባራት**

በመጀመሪያ አሰራሪን በቀጥር መሰመር ላይ መሳሪት እና ወደ አሰርቃሽ ቁጥር መቀባሪ እንዲችሉ የተግባር 3.5 ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በመሆን እንዲሰሩ ማድረግ፡፡ የቀጥር መሰመሩን በጥቅር ስለዳ ላይ በማሰመርና ካጥበቻ በማለቀመጥ ሆኖት ተማሪዎች በየተሸ እየወጪ እንዲሰሩ ይደረግና ካለውት መልስ እንዲ ለተማሪዎች ተጨማሪ ማብራሪያ መሰጠት፡፡ ታህታችው አሉር የሆነ ክፍልኩርቶች አሰራሪ የሚሰለ መሆኑን ማስታወሻ መሰጠት፣ የሚለውችን ስጥቶ በደብተሸቾቺ እንዲገለበው ማድረግ፡፡ አሰርቃሽ ቁጥር እንዲሁ እንዲማመራቱ በምሳሌውች አማካኝነት ማስረዳቸት፡፡  $10 \times 10$  በሆነ ቁጥር በስዕል ወረቀት በሚገባ ተዘጋጀቶ ሁሉም ተማሪዎች ማያዝ በሚችሉበት በታ ላይ ሆኖ ይቀመጥ፡፡

### **3.5.3. የምዘና ስልተኞና ዘመና ተግባራት**

ተማሪዎች ይገኘን ገዢ ክፍል እንደመፈጸም የክፍል ሥራ፣ የቦታና ሥራ፣ የተግባር ሥራ እና አጠር ያለ ፊተና በመሰጠት ተማሪዎችን ይመዘናችው፡፡

### **3.5.4. መሰረት ኮንሚብራሪያዎች**

#### **የተግባር 3.8 መሰረት**

$$ሀ) \frac{3}{10} \qquad \qquad \qquad ሌ) \frac{6}{10} \qquad \qquad \qquad ሙዱ) \frac{8}{10}$$

የተግባር 3.6 ጥያቄዎች መልሳችውም በተማሪው መማሪያ መዕሱና ላይ ይገኘል፡፡ እርስ ማን ማን ተማሪ በፍጥነት ተረዳው ወይም አልተረዳውም በማለት ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣል፡፡

#### **የተግባር 3.9 መሰረት**

1. ለ100 እከላ በታወች ተከናወል፡፡

$$2. \frac{1}{100}$$

3.  $\frac{12}{100}$

4.  $\frac{20}{100}$

መግለጫ! የመልመችን 3ኛን ተያቀዣኝ የከፍል ሥራ እና የበት ሥራ በመሰጠት የተማረምኝን ድብጥር በማረም ለተማረምኝ ተጨማሪ አስተያየት ይሰጣቸው:: ለለዚ ድግሞ የተማረምኝን መልስ መሠረት በማድረግ ለመልመችምኝ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣቸው::

### የመልመች 3ኛ መልክቶ

1.

የከፍልኩል ስም በሉይል	ስነዱምኩል ክፍልኩል	ስነዱምኩል ቁጥር
ወስት- አስረታ	$\frac{3}{10}$	0.3
አራት - አስረታ	$\frac{4}{10}$	0.4
ስድስት- አስረታ	$\frac{6}{10}$	0.6
ሰባት - አስረታ	$\frac{7}{10}$	0.7

2.  $v) 0.2 \quad \Delta) 0.8 \quad d) 0.9$

3.  $v) \frac{3}{10} \quad \Delta) \frac{6}{10} \quad d) \frac{7}{10}$

4.  $v) 0.15 \quad \Delta) 0.75 \quad d) 0.09 \quad \sigma. 0.36$

5.  $v) \frac{42}{100} \quad d) \frac{26}{100} \quad w) \frac{80}{100}$   
 $\Delta) \frac{3}{100} \quad \sigma) \frac{64}{100} \quad z) \frac{74}{100}$

6.

የሙሉ ሰነት	የከፍል ሰነት	የክንያ ሰነት	የስነዱምኩል ገዢ	የእስራር ሰነት	የሙሉ ሰነት
<b>v</b>			.	5	3
<b>Δ</b>			.	8	7
<b>d</b>			.	0	8

### **3.6 አስተ ሁስት አስርሱቅ የቀጥር በታች ያገኗው አስርሱቅ ቅጥርችን ማዕዳደርና በቅድም ተከተል ማስቀመጥ**

(5ኛ/ዘዴዥት)

#### **3.6.1. የንብስ ምክራኬ የሙጣር ማስተማር በቃቻቸ፡-**

- አስተ ሁስት ሆኖ ሁሉ የአስርሱቅ ቅጥርችን ማዕዳደር፡፡
- አስተ ሁስት ሆኖ ሁሉ የአስርሱቅ ቅጥርችን በቅድም ተከተል ማስቀመጥ፡፡

#### **3.6.2. ገዢ ስዕስን ለማስተማር በመነሻነት ወይም በእማራጥነት የቀረበ የሙጣር ማስተማር ክፍና ተግባራት**

ከዚህ በፈት መለያ ቅጥርችና አንድ አይነት ትሁት ያለውን ከፍል፪የች  
ማዕዳደር በቅድም ተከተል ማስቀመጥ ተምራሽችን፣ አሁን ደንጋጌ በዚህ ገዢ  
ርዕስ ደንጋጌ አስርሱቅ ቅጥርችን ማዕዳደር እና በቅድም ተከተል ማስቀመጥ  
ትምራሽችሁ፡፡

**ለምሳሌ፡-** የሚከተሉትን ጥንድ ጥንድ አስርሱቅ ቅጥርች "greater than" ወይም "less  
than" በመጠቀም አውቆድሩ፡፡

ሀ) 26.6 \_\_\_\_\_ 14.8                  ሲ) 12.8 \_\_\_\_\_ 18.9

#### **መፍትኩ፡-**

**ሀ. መፍትኩ መለያ ቅጥርች ስውዳድሩ**

$26 > 14$  ስለዚህ  $26.6 > 14.8$

**ለ. መፍትኩ መለያ ቅጥርች ስውዳድሩ**

$12 < 18$  ስለዚህ  $12.8 < 18.9$

ስለዚህ እርሰ እነዚህን የሳሌምች መነሻ በማድረግ የተማበር 3.7 ጥያቄዎችን  
ተማረወች ጥንድ ጥንድ በመሆን እንዲሰራችው ያደርጋችው፡፡ ተማረወች  
ጥያቄዎችን ስለሩ በመከከላችው እየተዘዋውሩ መመልከትና ማበረታት  
ያስፈልጋል፡፡ ስርተው ሲጨርስ ከመከከላችው ሁሉት ተማረወችን በየተሸ  
ጥቀር ሲፈሩ ለይ በመሻሻ መለሳችውን እንዲያስፈሩ ያደርጋ፡፡ እርሰው  
ከተማረወች መልስ በመነሳት ለተማበር ጥያቄዎች የማብራሪያ መልስ ይሰጣል፡፡

### 3.6.3. የምክር ስልቶችና አርሱ ተግባራት

- ተማሪዎች በለ 2 ሆኖ አስተያየት ቁጥርናን እንዲያውቀድ኏ል እርስ የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት እንዲሰጠቸው ይረዳቸው::
- ተማሪዎች በለ 5 ሆኖ አስተያየት ቁጥርናን እየጨመሩ ወይም እየቀነስ የሚሂድ ቁደም ተከተል እንዲያስቀምጣ የተለያየ ጥያቄዎችን እርስ በማዘጋጀት የበት ሥራ ይሰጣቸው::

### 3.6.4. መልከት ካነማብራሪያዎች

#### የተገበበ 3.10 መልከት

1. የግብ. በሩ. ቁመት ዓ. 3.5 ማትር ነው:: መከናወ ካነማብራት ዓ. 3.3 ማትር ነው::  
የግብ. በሩ. ቁመት ስለማብራሪያ መከናወ ካነማብራቱ ማለኝ ይችላል::
2. አስተር ካወርቃቻን በ 0.1 ታረዝማለት

የመልመጃ 3ለን ጥያቄዎች የበት ሥራ እንዲሰሩ ማድረግ:: በማቅጥለው ክፍል  
ንብ ሁሉም ተማሪዎች የበት ሥራ የሰሩ መሆኑን የተማሪዎችን ይዘተር  
በማረም እረታዊ:: ተማሪዎች በየተሸጠው በጥቅር ስለቆሙ ልዩ ወጥተው  
እንዲሰሩ ማድረግ:: ማስተካከያ የሚሰራልታቸውን ለይቶ ማስተካከያ  
መሰጠት::

#### የመልመጃ 3ለ መልከት

1.  $v) 0.35 < 0.5$   $\sigma v) 83.14 < 83.41$   
 **አ) 14. 3  $\rightarrow$  14. 03**  **ሁ) 0.54  $\rightarrow$  0.45**  
 **ሐ) 16. 8 = 16. 80**  **፲) 57. 39 < 573. 9**
2.  $v) 0.05 : 0.12 : 0.21 : 0.50$   
 **አ) 0.25 : 2. 05 : 2.5 : 5.02 : 5.20**  
 **ሐ) 4.38 : 4.83 : 5.26 : 5.62 : 52.6**
3.  $v) 87.6 : 78.6 : 8.76 : 8.67 : 7.86 : 7.68$   
 **አ) 56.43 : 56.34 : 56 : 43.65 : 43.56**  
 **ሐ) 73.91 : 73.60 : 73.06 : 37.91 : 37.19**

### **3.7 አስተ ሁለት አስርድኩ የቀጥር በታች ያሳያውን አስርድኩዊ ቅጥርችን መድመርና መቀነስ**

(4 ኮንብያት)

#### **3.7.1. የንብስ ማልጋች የመማር ማስተማር ብቻታች**

- የለ ሁ-ለት ሆኖ አስርድኩን መድመር::
- የለ ሁ-ለት ሆኖ አስርድኩን መቀነስ::

#### **3.7.2. ገዢ ሰራተኞች ስማስተማር በመንሻነት ወይም በእማራ ጥነት የቀረብ የመማር ማስተማር ዘዴና ተግባራት**

በመጀመሪያ አርስ የቀጥር መሰመርና የአስርድኩዊ የበት ወር በመጠቀምና  
10 × 10 በሆነ ክራ መቶናወችን በማሳየት ተማሪዎች እንዲመሩ በማድረግ  
ት-ምህር-ቁን ይፈም኏ለቸው:: በተመሳሳይ ሁኔታዎ የቀጥር መሰመርና  
የአስርድኩዊ የበት ወር በመጠቀምና 10×10 በሆነ ክራ መቶናወችን በማሳየት  
ቍና ተማሪዎች እንዲቀንስ በማድረግ የሁ-ለተኛውን ከፍለ ቤት-ምህር-ቁን ይፈም኏::  
ምሳሌ 3.12ን ተቀር ለለዕወ ለይ በመጠቀም ማስረዳት ለለቻ ተጨማሪ  
ምሳሌዎችን አዘጋጅቶ ማስረዳት ያስፈልጋል::


ምሳሌዎችን በደብተራቸው ለይ ከፃፈ በረጋግጣት የተገባር 3.8 የጥያቄዎችን የከፍል  
ሥራ እንዲመሩ በማድረግ ይ-በተራቸውን ያርሙ-ለቸው:: አርስው-ም  
ት-ከከለቸውን መለሰ በጥቀር ለለዕወ ለይ ይስሩ-ለቸው::

#### **3.7.3. የምክና ስልቶችና አርዘና ተግባራት**

ተማሪዎች የለ ሁ-ለት አስርድኩ ቅጥርችን እንዲያምሩና እንዲቀንስ የተለያየ  
መሰመዎች አርስ በማዘጋጀት ይሰጣቸው:: ከዘመና ተማሪዎች ምን የህል  
እንደተረዳ ተማሪዎችን ይለየበታል::

### 3.7.4. መልክቶ ካሳማስናዎች

#### የተግባር 3.11 መልክቶ



ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ

1. **v**) 1.7    **b**) 1.9    **d**) 3.9    **m**) 1.1    **w**) 1.4    **c**) 1.5

$$2. \text{ v) } \frac{1536}{100} + \frac{1342}{100} = \frac{2878}{100}$$

$$\textcircled{A}) \quad \frac{2406}{100} + \frac{3273}{100} = \frac{5679}{100}$$

$$d) \frac{6116}{100} + \frac{1616}{100} = \frac{7832}{100}$$

$$\text{so } 82.54 - 15.36 = \frac{8254}{100} - \frac{1536}{100} = \frac{6718}{100}$$

$$w) 26.17 - 15.12 = \frac{2617}{100} - \frac{1512}{100} = \frac{1,105}{100}$$

$$4) 31.45 - 15.36 = \frac{3145}{100} - \frac{1536}{100} = \frac{1609}{100}$$

$$\text{ñ) } 74.40 - 23.39 = \frac{7440}{100} - \frac{2339}{100} = \frac{5101}{100}$$

3. የተማሪ ከበደ ቁመት = 1.78 መቶር ካው:::

የተማሪ ትግበት ቁመት = 1.65 ማትር ነው::

የሁለቱም ተማሪዎች ቁመት ሌያንት = 1.78 – 1.65

= 0.13 σ<sub>η</sub>τ<sub>C</sub> ηφ:::

ስለዚህ የተማሪዎች ቅመት ልዩነት 0.13 መትር ነው::

የምዕራፍ ሂሳብ ማጠቃለያ መስተዳደር መሰረት



2. V

3. σ

$$4. \quad \frac{9}{13} \pm \frac{8}{13} = \frac{7}{13} \pm \frac{5}{13} = \frac{5}{13} \pm \frac{3}{13} = \frac{2}{13}$$

5.  $\frac{20}{25}$

6. 0.73

7. 6.13⋮ 6.31⋮ 7.03⋮ 7.13⋮ 7.30

8. v)  $\frac{14}{16}$       l)  $\frac{6}{22}$       h) 0.89

o) 0.40

9. v)  $\frac{6}{8} = \frac{12}{16} = \frac{24}{32} = \frac{48}{64} = \frac{96}{128}$

l)  $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{8}{12} = \frac{16}{24} = \frac{32}{48}$

10. ከዚህ:: የመክፈልና ሁሉም ከፍልኩርጥ ወደዘቅተኛ ቅል ስቻለለ.

h)  $\frac{3}{4}$  የC እኩል ዓይነ::

11. v)  $\frac{28}{60}$       l)  $\frac{32}{60}$

12.  $\frac{17}{31}$

13.  $\frac{44}{8}$

# የህወሓቱ ክፍተት

## ብክት

(18 ከ/ዘከር)

### ጠማሪ

ተማሪዎች በስለተኞች ከፍል ስለ ልከት የተማሩትን ለማስተዋዕ ያህል የተዋዕር ሥራ፣ የበድን ሥራ እና የተለያየ መልመጃዎችን በመሰጣት ይከላሉታቸው:: በተጨማሪም በዘሱ የከፍል ያረጋ ስለ ልከት በስራው እንደሚማሩና ገዢድናቸውን በስራው እንደሚማሩ ይገኘታቸው::

### የምዕራፍ የሙጣር ማስተማር መጠቃቂ

- የተለያቀ የርዕስታት ማስፈጸም ምድቦችን በመጠቀሱ ማስሳት::
- የተለያቀ የከባይታት ማስፈጸም ምድቦችን በመጠቀሱ ማስሳት::
- የተለያቀ የፊዘዴት ማስፈጸም ምድቦችን በመጠቀሱ ማስሳት::

ጥዕኑን ስማስተማር በዋናነት የሚያስፈልግ የተምህርት መሆኑዎች  
ይሆንና ምዕራፍ ለማስተማር ከሚያስፈልግ የማስተማርያ መርቻ  
መስራቶች መከከለ

- ባለቀለምና ነጭ መሙኬ፣ ማስመራየት፣ ገመድ፣ ማትርና ማርከርች
- ማሮን ወይም የሚሮን ቅዱል፣ የተለያየ የከበደት፣ ያለቸው ጉራቀኑ  
የተለያየ ከበደት፣ ያለቸው የሚለከ ቁልቀልች
- የተለያየ የይዘት መጠናች የሚይዘው የወጪ ለሰተከኝ፣ መርመራች፣  
የሽጭ ማንከያ፣ የወጪ ለሰተከኝ ከወጥች እና ሲረዝች
- የርዕስታ፣ የከበደት እና የይዘት መለከያ ምድቦች ገዢድና  
የሚያሳይ በትልቅ እና በስራ ወረቀት ላይ ወይም በከለሰር ላይ  
የተቀረ ይሁኑ

## 4.1 የክመትና መሰከት

(6 ኏/ርዕስት)

- 4.1.1 የንብስ ምልሬና የመማር ማስተማር በቃቶች:-  
ተማሪዎች ይህንን ንብረት ምልሬና ከተማሩ በቁሳ:-
- የርክመት መለከታ አყራጅን ከተለቀ አყራ ወደ ትንሽ አყራ  
ይቀይሶል::
  - የርክመት መለከታ አყራጅን ከተንሽ ወደ ትልቀ ያቀይሶል::
  - የርክመት መለከታ አყራጅን ከተንሽ ወደ ትልቀ ያቀይሶል::
  - የርክመት መለከታ አყራጅን ያውቅድሶል::
  - የርክመት አყራ ያለበት የቃላት ጽርባለጥዎችን ይረዳል::

### 4.1.2. ንብረት ሰዕስና ለማስተማር በመነሻነት ወደም በክማራዊነት የቀረበ የመማር ማስተማር እናና ተግባራት

የርክመት መለከታ አყራጅ ነምድና በዋሳተኛ ክፍል የሚሰጠ ትምህርት  
የተማሩ መሆኑን እርስ በፍጥነት ይከልከለችው:: ስትከልከለችው ግን  
የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይመለቀችው::

ስምተኻ:-

- 1 ሌንቱ ማትር ሌንቱ ማለ ማትር ነው?
  - 2 ማትር ሌንቱ ሌንቱ ማትር ነው?
  - 3 ካለ ማትር ሌንቱ ማትር ነው?
  - 4 የሰንቱ ማትርን እና የሚለ ማትርን ነምድና ግልጽ::
- በተጨማሪው ተማሪዎች የተግበር 4.1ን ጥያቄዎች በማሳቀስ ቤት  
የርክመት መለከታ አყራጅን ለያዘት እና ተመሳሳይት በቀሳሉ ለለያችው  
ይችላል::

### 4.1.3. የምክር ስልቶችና አርአር ተግባራት

- እርስ ከተግበር 4.1 ጥያቄዎች በተጨማሪ ተማሪዎች የጠረሻ  
ሸቶችን ስክመት በማትር:: በሰንቱ ማትር እና በሚለ ማትር  
እንዲለሁ ያደርጋችው::

- ተማሪዎች የተለያየ የርክክሙት መለከታ አყራጅና እንዲፈመሩ፤ እንዲቀንስ፤ እንዲፈመድና እና ከተሰጠው ወደ ትንሽ እንዲቀና እርስ የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘገጃቸት የበት ለሆኑ ይሰጣቸው፡፡

#### 4.1.4. መልከት ኮንሚብራሪያዎች

##### የተግባር 4.1 መልከት

የተግባር 4.1 ጥያቄዎች እና ተማሪዎች የአለካከ ሁኔታ ሲለማለያይ መፈጸምናው ይለያያለ፡፡ ነገር ጥን የተግባር 4.1 ጥያቄዎች ውኅው ባለማው ሪፖርቱን በሚትር፤ በሌንተ ማትር እና በሚሉ ማትር መለከት እንዲቻሉ ለማድረግ ነው፡፡

መምህር፤ የመፈመዕት 403 ጥያቄዎች በመሳሌ የከፍል ለሆኑ በመስጠት ያርመሳቸው፡፡ እርስዎች በማይርመጥ ወቅት በተማሪዎች ይበታል ላይ በጣም ጥሩ፤ እኩዎ በጣም ጥሩ የሚለጥን የማንቃቃያ አስተያየት በደብተሬታው ላይ ይቀረብቸው፡፡

##### የመፈመዕት 4ዥ መልከት

v) 95 ስ.ማ

$$1 \text{ σ} = 100 \text{ ስ.ማ}$$

$$v = 95 \text{ ስ.ማ}$$

$$v = 0.95 \text{ σትር}$$

ለ) 150 ስ.ማ

$$1 \text{ σ} = 100 \text{ ስ.ማ}$$

$$v = 150 \text{ ስ.ማ}$$

$$v = 1.5 \text{ σትር}$$

ሐ) 600 ስ.ማ

$$1 \text{ σ} = 100 \text{ ስ.ማ}$$

$$v = 600 \text{ ስ.ማ}$$

$$1 \text{ σ} \times 600 \text{ ስ.ማ} = v \times 100 \text{ ስ.ማ}$$

$$v = 6 \text{ σትር}$$

**σω)** 7 h. $\cdot$ ση

$$1 \text{ h.}\sigma\eta = 1000 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

$$7 \text{ h.}\sigma\eta = v$$

$$1 \text{ h.}\sigma\eta \times v = 7 \text{ h.}\sigma\eta \times 1000 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

$$v = 7000 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

**ω)** 15 h. $\cdot$ ση

$$1 \text{ h.}\sigma\eta = 1000 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

$$15 \text{ h.}\sigma\eta = v$$

$$1 \text{ h.}\sigma\eta \times v = 15 \text{ h.}\sigma\eta \times 1000 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

$$v = 15000 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

$$1 \text{ h.}\sigma\eta = 1000 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

**ζ)** 1 h. $\cdot$ ση = 1000 ση $\cdot$ τ.C

$$22.5 \text{ h.}\sigma\eta = v$$

$$1 \text{ h.}\sigma\eta \times v = 22.5 \text{ h.}\sigma\eta \times 1,000 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

$$v = 22,500 \text{ ση}\cdot\text{τ.}C$$

**2. v)** 5000 δις $\cdot$  ση $\cdot$ τ.C

**Δ)** 6,500 δις $\cdot$  ση $\cdot$ τ.C

**Δ)** 10,000 δις $\cdot$  ση $\cdot$ τ.C

**σω)** 300,000 δις $\cdot$  ση $\cdot$ τ.C

**ω)** 600,000 δις $\cdot$  ση $\cdot$ τ.C

**ζ)** 800,000 δις $\cdot$  ση $\cdot$ τ.C

**3. v)** 0.5 h. $\cdot$ ση $\cdot$ τ.C

**Δ)** 15 h. $\cdot$ ση $\cdot$ τ.C

**Δ)** 3.465 h. $\cdot$ ση $\cdot$ τ.C

**σω)** 26 h. $\cdot$ ση $\cdot$ τ.C

**ω)** 29 h. $\cdot$ ση $\cdot$ τ.C

**ζ)** 40 h. $\cdot$ ση $\cdot$ τ.C

መምህር! የርክክሙት መለከታ ባድብቻን መደመርና መቀነስ ማለት  
በተለያየ የርክክሙት መለከታ ባድብቻን የተሰጠ ለከታወችን ለመደመርና  
ለመቀነስ እንዲያመች ሁሉንም ወደ ነቅተኞው ባድብ ቅይሬ መደመርና  
መቀነስ የተመች አስራር ካል መሆኑን ለተማሪዎች ግልፅ በማድረግ  
የመፈመች 48ን ተያቀዱ የከፍል ሆኖ በመሰጣት ይሰሩትዎ::

የፌዴራል 4 በ ማስታዣ

1.  $v) 700 \text{ հ.մ} + 75 \text{ հ.մ} + 15 \text{ հ.մ} = 790 \text{ հ.մ}$   
 $\text{հ)} 1,600\text{հ.մ} + 50 \text{ հ.մ} + 8 \text{ հ.մ} + 40\text{հ.մ} = 1,698 \text{ հ.մ}$   
 $\text{Ժ)} 6,000\text{մ} + 165\text{մ} + 12,000\text{մ} + 0.08\text{մ} = 18,165.08 \text{ հ.մ}$   
 $\text{Թ)} 17,000\text{մ} + 7\text{մ} - 6,000\text{մ} = 11,007 \text{ մ.հ.շ}$   
 $\text{Մ)} 8\text{մ} + 0.85 - (4\text{մ} + 0.5\text{մ}) = 4.35 \text{ մ.հ.շ}$
  2.  $v) = \quad \text{Հ)} > \quad \text{Ժ)} > \quad \text{Թ)} < \quad \text{Մ)} >$
  3.  $\text{Ուժքածություն } 470 \text{ հ.մ} \text{ և } 390 \text{ հ.մ}$   
 $\Rightarrow \text{Ուժքածություն } = 470 \text{ հ.մ} + 390 \text{ հ.մ}$   
 $= 860 \text{ հ.մ}$
  4.  $2 \text{ հ.մ.հ.շ} = 2000 \text{ մ.հ.շ} \times 55.7 \text{ հ.մ} = 55,700 \text{ մ.հ.շ}$   
 $\text{Ուժքածություն } = 2000 \text{ մ.հ.շ} + 60\text{մ.հ.շ} + 55,700 \text{ մ.հ.շ}$   
 $= 55,760 \text{ մ.հ.շ}$
  5.  $150 \text{ մ.հ.շ} - (25 \text{ մ.հ.շ} + 18 \text{ մ.հ.շ})$   
 $150 \text{ մ.հ.շ} - 43 \text{ մ.հ.շ} = 107 \text{ մ.հ.շ}$   
 $\text{Եղանակ: } \text{Իտականական } \text{ բառերում } 107 \text{ մ.հ.շ} \text{ ունի } \text{ առաջնահատություն:}$
  6.  $300 \text{ մ.հ.շ} - 65 \text{ մ.հ.շ} = 235 \text{ մ.հ.շ}$   
 $\text{Եղանակ: } \text{Անդամակից } \text{ առաջնահատությունը } 235 \text{ մ.հ.շ} \text{ է:}$
  7.  $35\text{հ.մ} \text{ հ}50\text{մ} = 35,000 + 50\text{մ} = 35,050\text{մ} = \text{Ուժքածություն } 470$   
 $18 \text{ հ.մ} \text{ հ}5\text{մ} = 18,000\text{մ} + 5\text{մ} = 18,005\text{մ} = \text{Ուժքածություն } 470$

$$\begin{aligned}
 25 \text{ } \text{ብር} &= 25,000 \text{ } \text{ብር} \times 0.05 = 1,250 \text{ } \text{ብር} \\
 &\text{አሁን } \text{ከብኩ } 0.05 \text{ } \text{የወጪ } \text{ቁጥር } 100 \text{ } \text{የሰው} \\
 &= 35,050 \text{ } \text{ብር} + 18,000 \text{ } \text{ብር} - 25,000 \text{ } \text{ብር} \\
 &= 28,055 \text{ } \text{ብር}
 \end{aligned}$$

## 4.2 ከጠና መሰረት

(6  $\hbar/2\mu_e$ ,  $\rho \dot{\gamma}$ )

#### **4.2.1. የንብስ ማዕራፍ የሙጣር መሰተማር በቻታች:-**

- የተኞኑ ምንጫት መግኘበብ::
  - በተኞኑ በከተማ መከከል ያለውን ነጥምናና መግለፅ::
  - የከበደትን መለከታ ከከንድ እኔና ወደ ሌላ እኔና መቀየር::
  - የከበደትን መለከታ አყራጅ መጽመር::
  - የከበደትን መለከታ አყራጅ መቀነስ::
  - የከበደትን መለከታ አყራጅ መቍዴር::
  - የከበደት እኔና ያለበት የዋሳት ተርጉሙያዊ መናታት::

#### **4.2.2. ገዢ እና ስም በመስጠት የዚህ ደንብ የሚከተሉት የቃይሬታ የቅርቡ**

גַּמְגַלְבָּה: ו) 1 הַלְּכָדָה הַנִּתְּחַזֵּק תְּמִימָה?

8) 1 ከ-ንታል ስንት ጥሩም ነው?

ብ) 1 የን ስንት ከ-ንታል ነው?

սս) Ք 1000 դշ.թ էն Ք1 հ.Ճ. դշ.թ ԱՊՀՀԿ ԴԺԹ:::

በተጨማሪው ተማሪዎች በተግባር 4.2 ትያቄዎች በሚሰራበት ገዢ የከበደትን መለከታ አყልዎች ለየነት እና ተመሳሳይነት በቀላሉ ለለያችው ይታረጋለ::

#### 4.2.3. የምክር ስልቶችና አጭር ተግባራት

- እርሰ! የሁለት ነገሮችን ከበደት በተለያየ መለከታ ማጥተው ተማሪዎች እንዲያወደድሩ ያድርጋቸው::
- ከበደትን በተለያየ አሁን እንዳደግምሩ እና እንዳቀንስ የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት የበት ለሆነ በመሰጣት ያሰራቸው::
- ከበደት ያለበት የቆላት ፕሮ-ብለጥቶች እርሰ በማዘጋጀት የከፍል ለሆነ በመሰጣት ያርመ-ለቻው::

#### 4.2.4. መሰረት ከነማብራሪያዎች

##### የተገበር 4.2 መሰረት

1. የአንድ ዕቃ ከበደት ለመለከት የምንጠቀምበት መሳሪያ ማረጋገጫ ይባላል::
2. የቆላል ዕቃዎች ከበደት ለምሳሌ እንደሸጭ፣ እንደሰብሰ ዓይነት የሰት ለመለከት የምንጠቀምበት ምድብ ገራ-ም ነው::

እርሰ የመሰመሽ 4 አን ጥያቄዎች የከፍል ለሆነ በመሰጣት ያርመ-ለቻው:: ነገር ገን ከሰድሰቱ ጥያቄዎች ወሰኑ ሁሉ-ንም የሰራተኞች እያንዳንዱ በማግኘት የተመለከተኗል ይግባኝ የሰራተኞች በማግኘት የተመለከተኗል ይግባኝ የሰራተኞች እና ጥሩ የሚለ አስተያየቶችን ይሰጣቸው:: እርሰውም ከተማሪዎች መሰረት በመነሳት ለሁሉም ጥያቄዎች ተከከለኛውን መሰረት ይሰራለቸው::

##### የመሰመሽ 4ከ መሰረት

$$1 \text{ ዓን} = 10 \text{ ከ-ንታል}$$

$$1.56 \text{ ዓን} = U$$

$$U = 156 \text{ ከ-ንታል}$$

ስለዚህ  $15.6 \text{ ዓን} = 156 \text{ ከ-ንታል}$  ይሆናል::

$$2. 52 \times 1000 = 52,000 \text{ ገራ-ም ከ-ንታል} \text{ ይሆናል::}$$

$$3. U) 1 \text{ ከ-ንታል} = 1,000 \text{ ገራ-ም}$$

$$35 \text{ ከ-ንታል} = U$$

$$U = 35,000 \text{ ገራ-ም}$$

ስለዚህ  $35 \text{ ከ-ንታል} = 35,000 \text{ ገራ-ም}$  ይሆናል::

$$\Delta) 1 \text{ ከ-ንታል} = 100 \text{ ከ-ሰ ገራ-ም}$$

$$5 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = v$$

$$v = 500 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} \cdot 72\cdot9^o$$

$$\text{לולו } 1 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = 1,000 \text{ נ}\cdot\text{נ}\cdot\text{נ}$$

$$500 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} \cdot 72\cdot9^o = v$$

$$1 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} \times v = 500 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} \cdot 72\cdot9^o \times 1,000 \text{ נ}\cdot\text{נ}\cdot\text{נ}$$

$$v = 500,000 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} \cdot 72\cdot9^o$$

$$\text{ה) } 1 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = 1,000 \text{ נ}\cdot\text{נ}\cdot\text{נ}$$

$$67.25 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = v$$

$$v = 67.250$$

לולו  $67.25 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = 67,250 \text{ נ}\cdot\text{נ}\cdot\text{נ}$  גטניא::

$$4. \quad v) \quad 1 \text{ נ}\cdot\text{נ} = 10 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח}$$

$$v = 460 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח}$$

$$\Rightarrow v = 46 \text{ נ}\cdot\text{נ}$$

לולו  $460 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = 46 \text{ נ}\cdot\text{נ}$  נומ::

$$\text{ה) } 1 \text{ נ}\cdot\text{נ} = 10 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח}$$

$$v = 1,000 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח}$$

$$v = 100 \text{ נ}\cdot\text{נ}$$

לולו  $1,000 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = 100 \text{ נ}\cdot\text{נ}$  גטניא::

$$\text{ה) } 12,000 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח}$$

$$= 12,000 \div 1,000$$

$$= 12 \text{ נ}\cdot\text{נ}$$

$$5. \quad 72,000 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = 72,000 \div 100 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח}$$

$$= 720 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח}$$

$$6. \quad 1 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = 1,000 \text{ נ}\cdot\text{נ}\cdot\text{נ}$$

$$v = 90,000 \text{ נ}\cdot\text{נ}\cdot\text{נ}$$

$$v = 90 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח}$$

$$\text{ה) } 1 \text{ h}\cdot\text{נ}\cdot\text{ח} = 1,000 \text{ נ}\cdot\text{נ}\cdot\text{נ}$$

$$\begin{aligned} v &= 25,600 \text{ km} \\ v \times 1,000 \text{ km} &= 1 \text{ h.} \cdot 25,600 \text{ km} \\ \Rightarrow v &= 25.6 \text{ km} \end{aligned}$$

መምህር! የመልመች 4ከን ጥያቄዎች ተማሪዎች በማግበ ስርተው-ት ከሆነ  
የተግባር 4.3 ጥያቄዎችን በበድን በማድረግ በጥቀር ለሌሎች ገዢ ገለፉ  
እንዲያከናወደ ያደርጋቸው:: እርስጥ ከተማሪዎች መልስ በመካከት  
አጠቃላይ ገለፉ ያደርጋለቸው::

የተግበር 4.3 መስተዳደር

$$1. \text{ v) } \text{የከተማ ደንብ ከበደት} + \text{የአይነትበደት} = 85 \text{ ከ.ግራ.ም} + 45 \text{ ከ.ግራ.ም} \\ = 130 \text{ ከ.ግራ.ም}$$

$$\text{b) } \text{የሁ-\ለቱ ልያነት} = 85 \text{ h.ግራ.\ግዢ} - 45 \text{ h.ግራ.\ግዢ} \\ = 40 \text{ h.ግራ.\ግዢ}$$

$$\begin{aligned}2. \text{ Քամինքը հնագիշ} &= \text{Քամինքը հնագիշ ինքնուկ-քպուկ հնագիշ} \\&= 155 \text{ հնչժան} - 35 \text{ հնչժան} \\&= 120 \text{ հնչժան}\end{aligned}$$

ስለዚህ የመከናው ክበደት 120 ክንታል ነው::

መምህር! በመጀመሪያ ምሳሌ 4.7 በጥንቃቄ እርስ ገላ ካደረጋለቸው በቻለ  
የመልመክ 4 መ ቅዱቃዊና ክ1-3 ያለትን የከፍል ሥራ በመሰጣት  
ይርመለቶች:: የቃለት ገዢበለዣች ደግሞ የበት ሥራ በመሰጣት  
የተወካተ ተማሪዣች ተማሪ ተከር በሆነ መልከ በጥቅር ለሌሎች ላይ  
እንዲሰሩ ያለትናቸው:: እርስም ከተማሪዣች መልስ በመነሳት ለጥቅምች  
መልስ ይሰራለቸው::

የመስጠና 4 ሁ መስተኞች

1. v)  $140 \text{ h.u.}^2$

a)  $33 \text{ h.u.}^2 = 33 \times 100 \text{ h.u.}^2 + 210 \text{ h.u.}^2$   
 $= 3510 \text{ h.u.}^2$

b)  $4.7 \text{ ft}^2 = 4.7 \times 1,000 \text{ h.u.}^2$   
 $= 4,700 \text{ h.u.}^2$

**ΔΔH,0 = 4,700 h.c. + 700 h.c. = 5,400 h.c.**

**σ₀) 127 h.7- 80.5 h.7= 46.5 h.7**

$$w) \text{ 74.5 h} \cdot \text{z} \cdot \text{d} = 7 \cdot 4.5 \times 100 \text{ h} \cdot \text{z}$$

= 7450 h.<sup>7</sup>

λλH<sub>V</sub> 7450 h.<sup>o</sup>7-320 h.<sup>o</sup>7 = 7,130 h.<sup>o</sup>7

$$\text{d) } 19 \text{ kg} = 19 \times 1,000 \text{ g}$$

= 19,000 h.<sup>7</sup>

$$34.6 \text{ h.75A} = 34.6 \times 100 \text{ h.7}$$

= 3460 h.<sup>7</sup>

ስለዘመን 19 ቀን-34.6 ከ-ንታል=19,000 ከ-ገራም-3,460 ከ-ገራም

2. ឧ 54,000 ៧៥.៩០+157 ៧៥.៩០= 54,157 ៧៥.៩០

λ)  $57,000 \text{ h.} \cdot 7+52 \text{ h.} \cdot 7 = 5,752 \text{ h.} \cdot 7\&gt;$ ?

ח)  $36,000 - 1,600 = 34,400$

λ) 9 h. = 900 γερ.

$$4. 240 \text{ h} \cdot \text{ज} \cdot \text{ल} - 170 \text{ h} \cdot \text{ज} \cdot \text{ल} = 62 \text{ h} \cdot \text{ज} \cdot \text{ल}$$

የእሁዳ ካርድዎች ከነበረው 240 ከንታል 178 ከንታል ስዋንስ እና ተጨማሪ የተዘጋጀ አገልግሎት ከንታል መኖሩ ይቀረዋል::

5. 3465 հ.Դ ՊԵՏԻՆ +2087 հ.Դ Մ.Դ= ԹՓԱՆ ԳԵՐԵ

⇒ 5552 הַנְּצָדָה

ከ.ግ ወደ ከንታል ስ.ቁጥር ፻፻፭ መከራል አለበት

ბმ. 5552 հ.Դ ÷100 հ.ԴԺՃ

$\Rightarrow 55.52 \text{ h.u.}$

ስለዚህ ካፍው በጣምላው 55.52 ከንታል ፍራፍራ ርጻ::

$$6. \text{ Քաղաքացիություն} = 450 \text{ հ.մ.ժ.ձ} - (70 \text{ հ.մ.ժ.ձ} + 50 \text{ հ.մ.ժ.ձ})$$

= 450 הַנְּצָרָה -120 הַנְּצָרָה

= 330 hr<sup>3/2</sup>λ

7. v) Առքաղավ. ԿՀԹօմ. Քնտավ. ԸԿԸ = 70 հ.Դ+55 հ.Դ+83 հ.Դ  
 $= 208 \text{ հ.Դ}$

ԿՀԹօմ. Առքաղավ. Քնտավ. ԸԿԸ 208 հ.ԴՃ.Պ նու::

v)  $5 \text{ հ.ԴՃ.Պ} = 5 \times 100 \text{ հ.ԴՃ.Պ} = 500 \text{ հ.ԴՃ.Պ}$   
 $\text{Ութիս } 500 \text{ հ.ԴՃ.Պ} - (70 \text{ հ.Դ} + 55 \text{ հ.Դ} + 83 \text{ հ.Դ})$   
 $\Rightarrow 500 \text{ հ.ԴՃ.Պ} - 208 \text{ հ.Դ}$   
 $\Rightarrow 292 \text{ հ.ԴՃ.Պ}$

ԿՀԹօմ. Քնտաված. ԸԿԸ 292 հ.ԴՃ.Պ նու::

#### 4.3 የዕለት እና መሰረት

(6 ከፍለ ዘዴታ)

#### **4.3.1. የንብስ ማኅራፍ የመማር ማስተማር በቁጥቶ:-**

- **ԱԴՐԸ ՈՅԼ ՊԵՐԸ ՀԿ ՄՅԼ ԱԴՐԸ ՈՅԼ ՊԵՐԸ ՄՈՓՔԸ::**
  - **ՔՅԱՒՆ ՀԿԸ ՄՈՃՄՈԾԿ ՄՈՓՆՈՒ::**
  - **ՔՅԱՒՆ ՀԿԸ ՄՈՃՄՈԾ::**
  - **ՑԱՒՇ ՑՈՒՇ ՔՖԱՇ ԿԸՈՒԹՎՆ ՄՈԳԺԵՆ::**

#### **4.3.2. ንዑስ ሰዕስን ስማትሬር በመነሳነት ወይም በአማራጥነት የቀረበ የመማር ማስተማር ዘድና ተገባሩ**

ይዘትና ለመለከት የሚያገለግሎ · የምድቦችን በወሰተኛ ክፍል የሚሳጠ  
ትምህርት · የተማሩ መሆኑን ማስታወሻ:: ለለው ይግባኝ የተለያየ  
ይዘታቸው · የተባሩ እቅዱቸን በማሳየት ለትርን ወደ ማረጋገጫ ለትር እና  
ማረጋገጫ ለትርን ወደ ለትር እንዳቀሩ ማለማሙድ ደስኬል ጥል::

**סְמִינָה:** 10–500 סְמָנִים לְמִילָה לְמִילָה.

**मात्रा:** १ ल.ट.स. = १,००० म.ल. ल.ट.स.

$V = 500$  cm $^3$

$U \times 1,000$  sq ft,  $L \times C = 1$  ft  $\times 500$  sq ft,  $L \times C$

$$v = \frac{1}{2} \Delta T C$$

ስለዚህ 500 ማሳ. ሌትር እኩል ይሆናል  $\frac{1}{2} \Delta T C$  መሆኑን ለተማሪዎች  
በሚገባ ተንሰ ትክክለኛ ማስያዝ ያስፈልጋል::

ቀጥሎ የተግበር 4.4 ጥያቄዎችን ተማሪዎች በተናጠል ይሞከሩ::  
ከተወሰነ ገዢ በቻላ ሁ-ለት ተማሪዎች በየተራ መልሰቶችውን በቻል  
ይኖገኘ:: ለምሳሌ ተራ መሰጠት ተገቢ ነው:: ተማሪዎች ከሰጠት  
መሰረ በመነሳት ተጨማሪ ማብራሪያ መሰጠት::

#### 4.3.3. የምክና ስልቶች ከነማብራሪያዎች

- እርስ ተማሪዎችን ከለትር ወደ ማሳ.ለትር እና ከሚል. ሌትር ወደ  
ለትር መቀየር እንዲታሉ የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት የበድን  
ሥራ፣ የተግበር ሥራ፣ የበት ሥራ እና የከፍል ሥራ በመሰጠት  
ያስተርቃዋል::
- በተጨማሪም የይዘት አყራሽን የይዘ ጥያቄዎችን በመሰጠት  
እንዲያውቆድ኏ እድርጋቸው::
- ይዘት ያለበት የቻለት ንርበለምዎችን ተጨማሪ ጥያቄዎችን  
በማዘጋጀት ተማሪዎች እንዲፈቱ ያድርጋቸው::

#### 4.3.4. መሰረቶች ከነማብራሪያዎች

##### የተግበር 4.4 መሰረቶች

1. በጣም ተንሽ መጠን የሆነን ፍሳሽ ለመሰከት ማሳ.ለትር እንጂቀማለን::  
ለምሳሌ:- በስራንድ ወይም በሽያጭ ማንከያ ፍሳሽ የሚለው በማሳ.ለትር  
ነው::
2. ከፍተኛ መጠን ያለውን ይዘት ለመሰከት የምንጂቀምበት ምድብ ሌትር  
ነው:: ለምሳሌ የምግባ አይቶች የሚይዘ ለስተካከት የተለያየ መጠን  
የሚይዘው የውጭ ይረከዙች በለትር ሌላከ የሚታሉ ይዘቶችን ይይዛል::

መምህር! የመልመች 4 ሥን ተያቀዣች በመጀመሪያ ለተማሪዣች የክፍል  
ሥራ በመሰጠት እንዲሸሩ ያደረጋቸው:: ተማሪዣችም በማሬጭበት ገዢ  
እርስ በመሆከላቸው በመዘዝር ይነበዋቸው ከዚያም የተማሪዣችን ይብተር  
በማሪያ አስተያየት ይለጥቸው::

#### የመልመች 4ው መልክቶ

- |                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 1. (i) 15,000 ህሳብ. | (ii) 32,500 ህሳብ. | (iii) 560 ህሳብ. |
| 2. (i) 0.4 ለትር     | (ii) 7 ለትር       | (iii) 370 ለትር  |

የይዘት መለከታዊ የሚኖሩትን ነገሮችና ቁድሞ ሲል የተማሪ መሆኑን ማስታወሻ  
የሰራጨቂል:: በቀላሉ ተማሪዣች ይሆንን ሁኔታ እንዲያስ ተወስኑት ለማድረግ  
ጥያቀዣችን መጠየቅ ያሰራጨቂል:: ከዚህ በራት ስለመዳመሪያ መቀነስ  
የተማሪዣትን አስራር በመጠቀም የየዘት መለከታዊ የሚኖሩትን መድመሪያ  
መቀነስ የሚማሩ መሆኑን ማስተካከለ ያሰራጨቂል:: በመጀመሪያ የተማሪ  
4.5 ተያቀዣች በበድን በበድን በመሰራት በየበድናቸው ሆነው በክፍልቸው  
ውሰድ ገዢ የኩረድ:: እርስ ከነው መልስ በመነሳት ለጥያቀዣች ተከከለኛ  
ውን መልስ ስጥቶ::

#### የተማሪ 4.5 መልክቶ

1. 45 ለትር ውሃ በጠቅላላው አትክልታቸውን አጠጠ::
  2. ያልተጠቀሙት አይት በለትር  
 = የነበረት አይት በለትር-የተጠቀሙት አይት በለትር  
 = 10 ለትር-3.5 ለትር  
 = 6.5 ለትር
  3. 350 ለትር ውሃ አጠጠ::
- ስለዚህ ወ/ሮ አስፈላጊ ያልተጠቀሙት አይት 6.5 ለትር ነው::  
የመልመች 4ኛ ተያቀዣች ውኅ ዓለማ ተማሪዣች የይዘት መለከታዊ  
የሚኖሩትን መድመሪያ መቀነስ የሚቻለ መሆኑን ለማሳወቅ ነው:: ስለዚህ  
የመልመች 4ኛን ተያቀዣች የበት ሥራ እንዲሰራቸው በማድረግ  
በሚቀጥለው ቀን ተማሪዣች መሰራት አለመሰራቸውን ያረጋግጣ::  
እርስውም ለጥያቀዣች ሲሆ ይለ ማስራረዳ ይሰጣቸው::

## የመልዕክት 4ኛ መሰረት

1. v)  $6 \text{ લાખ} = 6,000 \text{ રૂપાયા}$   
 નિયમ  $6,000 \text{ રૂપાયા} + 4,000 \text{ રૂપાયા} = 10,000 \text{ રૂપાયા}$   
 a)  $8.05 \text{ લાખ} = 8,050 \text{ રૂપાયા}$   
 નિયમ  $8,050 \text{ રૂપાયા} + 705 \text{ રૂપાયા} = 8,755 \text{ રૂપાયા$   
 b)  $16 \text{ લાખ} = 16,000 \text{ રૂપાયા}$   
 નિયમ  $16,000 \text{ રૂપાયા} - 9,000 \text{ રૂપાયા} = 7,000 \text{ રૂપાયા$   
 c)  $12.60 \text{ લાખ} = 12,600 \text{ રૂપાયા}$   
 નિયમ  $12,600 \text{ રૂપાયા} - 1,080 \text{ રૂપાયા} = 11,520 \text{ રૂપાયા$
  
2. v)  $25 \text{ લાખ} + 15 \text{ લાખ} = 40 \text{ લાખ}$   
 a)  $34.16 \text{ લાખ} + 5.94 = 40.1 \text{ લાખ}$   
 b)  $40 \text{ લાખ} - 25 \text{ લાખ} = 15 \text{ લાખ}$   
 c)  $75.86 \text{ લાખ} - 65 \text{ લાખ} = 10.86 \text{ લાખ}$
  
3. v)  $53 \text{ લાખ} = 53,000 \text{ રૂપાયા}$   
 a)  $24.09 \text{ લાખ} > 2409 \text{ રૂપાયા}$   
 b)  $33.50 \text{ લાખ} < 335,000 \text{ રૂપાયા}$
  
4. v) રિસરવાર માટે =  $55 \text{ લાખ} + 34 \text{ લાખ}$   
 $= 89 \text{ લાખ}$   
 a) રિસરવાર માટે =  $200 \text{ લાખ} - 89 \text{ લાખ}$   
 $= 111 \text{ લાખ}$
  
5.  $500 \text{ લાખ} - 275.5 \text{ લાખ} = 224.5 \text{ લાખ}$   
 રિસરવાર માટે લાખમાટે 224.5 લાખ વિષય  
 રહીલાંદાં::
  
6. v) ઉફાડ = માટે  $15 \text{ લાખ} + 13 \text{ લાખ}$   
 $= 28 \text{ લાખ}$   
 અને ઉફાડ કર 28 લાખ માટે ત્રણાંદાં::  
 a)  $28 \text{ લાખ} - 21 \text{ લાખ} = 7 \text{ લાખ}$   
 રિસરવાર માટે માટે 7 લાખ રહીલાં::

1. v) 4,500 ሲ.ማ      A) 6,600 ሲ.ማ      d) 700,000 ሲ.ማ
2. v) 5 መትር      A) 7000 መትር      d) 12,000 መትር
3. v) 22 ከ.መትር  
A) 7 ካ.ማ ክ500 መትር  
d) 15 ካ.ማ ክ500 መትር
4. v) 2,850 ካ.ማ      d) 85 ካ.ማ  
A) 7,300 ካ.ማ      o) 30.25 ቅን
5. v) 20 ሌትር      d) 30.8 ሌትር  
A) 38.05 ሌትር      o) 17.6 ሌትር

# የሸጋፍ ከሸስት

የጠሰሳ ማስታችና መጠሪ ማስታች

## መግቢያ

በዚህ የሚከተሉት ትምህር በስነዱ ከፍል የተማሩትውን ወር ይዘዋል  
ማለትና ማስታችና እንዲያደርግ ነው፡፡ ነጥቦች፡ ቁጥታ መስመርቶና መለዱ፡፡  
የራከታዊያልና ካራ ተረዳና ስፋት እና የጠጋር የሚሰጠውን በመጀመሪያ  
ለተማረዥት መከላከል በስራው በአራተኛ የከፍል ንጥረሱ ተጨማሪ  
እንዲማማሩ ለተማረዥት በቅድመማሪ ማስተዋወቂ ያስፈልጋል፡፡

## የጥፊትና የሚቀርብ ማስተማር መጠቃቄ

- የማስታችና እንዲሰጠውን የሚከተሉት መገኘዎች፡ ማስታችና እንዲሰጠውን  
ማለት፡፡
- የነጥቦች፡ የቀጥታ መስመርቶና የመለዱን የሚከተሉት መረጃ፡፡
- የራከታዊያለውንና የካልዎችን መጠነ ተረዳና ስፋት ማለት፡፡
- የጠጋር የሚሰጠውን የሚከተሉት መገኘዎች፡ የሚሰጠውን ምርተው  
ማለት፡፡

የሚከተሉት መገኘዎች በቅድመማሪ የሚያስፈልጉት የተሞሱበት መሆኑም  
ይህንን የሚከተሉት መገኘዎች ከሚያስፈልጉት የሚከተማረሪ መርሆ  
መማሪያዎች መከከል፡-

- ማስመርያ፡ መቆከሩ፡ መመሪ፡ የሰራል ወረቀቶች፡ ከለሰረቶ፡  
ገመድ፡ የከበረት ማጥን፡ መወቻ፡ ኔዴ፡ የጠጋር የሚሰጠውን  
ማለትና የከፍል ተረዳና የሚሰጠውን መረጃ፡፡ የከፍል ተረዳና  
እርቶችና ጥወካች መዘተ

- ትይቶ እና ቁጻት ተቋራዊ መሰመርች የተሳለበት ስራ ወረቀት በነጥበች፣ መሰመርችና ጠሌላ ምስለውን መከከል ያለውንን አምድና የሚያሳይ ምስል
- ካሬዎችና ልክታንግሎች የተሳለበት ኪሬዎች ስፋታቸውንን ለመፈልግ የሚያሳይለትንን ቁመርች የሚያሳይ ምስል

## 5.1. ማዳዘጋጀ ክንገል

(3 ኏/ርክሮች)

### 5.1.1. የገዢ ማፊራቱ የመማር ማስተማር ብቻቸ፡-


- የሚልክናዋ አንጻል ምንጻት መለየት፡፡
- በአካባቢያቸው የሚገኘ ማዳዘጋጀ አንጻል ቁርቆ ያለቸውንን ነገሮች መግለፅ፡፡
- ማዳዘጋጀ አንጻልውንን መሥራት፡፡

### 3.1.2. ንብረት ሰዕስን ለማስተማር በመንሻነት ወደም በእማራሪነት የቀረቡ የመማር ማስተማር ዘዴና ተግበሩ

- በመጀመሪያ ይሞንጉ ንብረት ሰዕስ ለተማረዥ ማስተማር ስትጀምኑ ማዳዘጋጀ አንጻል አንድሱት ይረዳቸል የሚለውን ጥያቄ ለተማረዥ ይጠይቷቸ፡፡

እርስዎም ማዳዘጋጀ አንጻል ሲፈጻሚ በመጀመሪያ ሆኖት ተቋራዊ ቁጥታ መሰመርች ሆኖ እና ለ በሚችለበብት ከጥበ ለይ አይት እኩል መጠን ያለቸው አንጻልውን ከመሠረቱ እያንዳንዱ አንጻል ማዳዘጋጀ አንጻል ይባላል፡፡

## የመሳሪያ



- በሁለቱ በተቀረበት መስመርቶች አራት ማծከናዊ አንጻሎቶች ይፈጸማል::
- በዚህም ላይ ያለትን ማծከናዊ አንጻሎቶች መሆናቸውን በጥናን ማውቃ ይችላል?
- የማծከናዊ አንጻሎ ለከተት ስንት ነው?
- ማծከናዊ አንጻሎቶችን በቀላሉ ከዚን ከዚን መመመረት እንደሚችሉ ተማሪዎች ያለትኩርቸው::

ለዘመኑ እንዲያግባዎች የተግባር 5.1ን ጥያቄዎች ተማሪዎች በበድን በበድን ሆኖው ከተወያዩበት በጀለ ለክፍልዎች ተማሪዎች ገለፉ ያደርጋል:: እርስዎ ከተማሪዎች መልሰ በመነሳት ማብረሪያ ይሰጣቸው::

### 5.1.3. የምክር ስልቶችና ዝርዝር ተግባራት

በአካባቢዎች የሚገኘ የተለያየ ማծከናዊ አንጻሎ ቁርዕ ያለቸውን ቁልቶ እንዲገኘ እርስ በክፍል ወሰኑ በቁል ይጠይቷል::

### 5.1.4. መስሪቶች ከነማብራሪያዎች


#### የተግባር 5.1 መስሪቶች

1. ከተግባር 5.1 ስር እንደተገለዥው አንጻሎ በሁለት መንገድ ለመመረት ይችላል:: እንደኝወ መንገድ ሁለት መረጃዎች የጋራ መነሻ ነጥበ

ለኋይሮች አንጻል ይመሰረታል:: ሁሉተኛው መንገድ ሁሉት ቅጥቶ  
መሰመርቶ ለቁረጓ አንጻል ይመሰረታል::

2. ሁሉት ቅጥቶ መሰመርቶ ሁኔታ

ቀበነት ቅጽሬዊ መሰመርቶ  
ናቸው:: የሚባለት ለቁረጓ  
ማዕከናዊ አንጻል የሚመሰሩቱ ካሁን  
ነው::



የተግብር 5.2ን ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በመሆን ቅማረዎች እንዲሰራ  
ያደርግኝቸው:: ቅማረዎች ጥያቄዎችን ለርተው ለመራርአ የተወስኑ  
ቅማረዎች መለሳቸውን ለካፍል ዘረምቸው እንዲያዘረሩ ያደርግኝቸው::

**የተግብር 5.2 መሰረት**

1. የተለያየ ቁሳቁስና ለዘረዝሩ ይችላል::


**ለምሳሌ:-** የጠረሻሃቸው የለይናው ክፍል ቅጽሬና መርከቶ የሚገኘበት  
ቦታ፣ የጥቀር ስሌዳው ቅጽሬና መርከቶ የሚገኘበት በታ፣ የጥቀር  
ስሌዳው ቅጽሬና መርከቶ የሚገኘበት በታ፣ የመማሪያ ክፍል በር  
ቅጽሬና መርከቶ የሚገኘበት በታ መዘተ

2. የሁለት እችቶችው እንደቻት አመሰሳቸው በማግኘት ማዕከናዊ አንጻል  
የመሰረታል:: ሁሉቱ እች ለገኘና እንዲ አገልግሎት ለለው ቅሚ  
መሆን ይገባቸዋል::

የመልመጃ 5ህ ጥያቄዎች ውስ ዓለማው ቅማረዎች የሚዕከናዊ አንጻል  
እንደት እንዲመሆሩቱ አዎቂቱ እንዲኖረቸው ለማቅረቢያ ነው:: ለላይ  
ቅማረዎች በበድን በበድን ሆኖው ከዚሁት በኋላ እርስ የሚጠናከሏይ  
መለያቹ ይሰጣቸው::

ଫ୍ରାନ୍କିଲନ୍ 5B ଟଙ୍କର୍ତ୍ତ

እንደ አግድም ቅጥታ መሰመር ሆን ማስመራያ በመოቀም ማስመር::



ቀጥሎ የመስክና መርሃም ተጠቁዋ ካቀጥታ መሰመር ህ ' ቅማ ወሰን  
ቀጥታ መሰመርምን በማስመር ማዕዘናዊ እንግሉምን መሳሌ፡- እንዲን  
የመስክና መርሃም መሰመር ህ ሌይ እንዳያደርና ማድረግ፡፡ ለለውን መርሃም  
ተጠቁዋ ለመሰመር ህ ቅማ ወሰን ቅማ መሰመር መሳሌ፡፡ እንዲሁ  
እድርነት አራት ማዕዘናዊ እንግሉምን መመስረት ይችላል፡-

## 5.2 ካጥበች፡ ቁጥታ መሰመሪቶና ጠለስት

(5  $\hbar/2H,\rho\dot{\tau}$ )

#### **5.2.1. የንዑስ ማፊራፍ የመጣር ማስተማር በቃቄቃቄ**



### **5.2.2. ከዕስ ሰዕስና ማማትታዊ በሙሉነት መሬም በከማራጥነት የቀረበ የሚሸጪ**

የዘመኑ ከፍል ወደ ብሔር በመስጠናቸው ጠለለቸት መከከል ያለውን  
ዘምድና ለምሳሌ መስጠና ከጠለለ በላይ፣ በታቸት እና በነገር በተሰጣቸት  
በስለዳዎች ላይ ወይም በተረቀች፣ ላይ የተከና ስብሎቸኛን በመጠቀም  
ለተማረሙቸት ሆኖበት ለሰው ሁኔታ ያለተምናቸው::


ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԻՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱԳՄԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՔՐԵՋԱԿԱՆ

ଲେଖକ:-

- ሀ) ካጥበ በ ክጠልለ በላይ ወይስ  
በታች ይገኘል?

ለ) ቅጥቃ መሰመር እና ክጠልለ በላይ  
ወይስ በታች ይገኘል?

ሐ) ቅጥቃ መሰመር ቅ ክጠልለ በቀኑ  
ወይስ በግራ በተሳሪሱ ይገኘል?



Առաջարկ 5.37 Քքվ ԴՆԸ ԴՆԸ ՈՄՄՆ ՅՆԿ::  
ՔՔՎՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՆԱԿԱՐԱՆԻ ՔՈՂԱ ԳՈՂԱՆԱԿԱՐԱՆԻ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՆԱԿԱՐԱՆԻ ՔՈՂԱ ԳՈՂԱՆԱԿԱՐԱՆԻ

### 5.2.3. የምክር ስልቶችና አርዝ ተግባራት

- በደብተኞችው ወይም በሰለዳ ለይ ተያያ እና ቅጂነት የሆኑ ተቁራጥ መስመርቶን እንዲሰሩ ያደርጋቸው::
  - የጠልል ባሳል ባሳለዎችን በእካባቢያቸው ያለ ነገሮችን ተጠቀሙው እንዲሰሩ ያደርጋቸው::
  - በተገበሪ፣ በመስመርቶና መለዱች መከከል ያለታን ነገሮችናዎች የሚያማሩ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት ይሰጣቸው::

#### 5.2.4. መስተም ማጣሪያዎች

የተዘጋጀ 5.3 መዓልቶ

ተማሪዎች በእኩባይያዊው የተመለከታቸውን የተለያየ የጠልል ምስለውን  
ለዘረዘሩ ይቻላል፡፡ ለምሳሌ፡- የመዕሱና ገብት፡መረጃ፡የጠረዳዎ የገዢ  
ው ካፍል፤ ተቀር ሰራዊ እና የመሰራደትን ለዘረዘሩ ይቻላል፡፡

ԱՌԱՋՊԵՏԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԱՌԱՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

የመስጠት 5 በ ማስታዣ



ՈՆՏՈՒՇԿ ԱՌԱՋԱՎՐԱ ԱՄԱՆՄԱԾՀԵԿ ԱՌԱՋԱՎՐԱ ՔԱՂԱՔ  
ՄԱԿԻԱԼ ՔՂԱՎԱՆ ԿՄԱՋԱՎ ԱՄԱՂԱՅ ՔԱՂԱՔՆ ՏՄԱԼԻՔ: ՆԴՈՒՇ ՎԵՐԱ  
ՄԱՆՄԱԾՔ ԻԿՈՆԱ ՔԱՂԱ ԴՅ ԱՐԱ: ԱԺՎ ՎԵՐԱ ԱՌԱՋԱՎՐԱ ՔԱՂԱ ԱՅ  
ԱՄԱՂԱՆ ՊՂԱ ՄԱՄԻՆ ԱՄԱՂԱՎՐԱ ՀԱՊԻՆՇՆ ՊՊԱՂԱԳՆ ՔՂԱԸՆՉԱՑ: Ա  
ՈՂԱԽՍ ՔՈՂՈ ԱԴՄԱՂԱՎՐԱ ՔՄԱԼՄԱԾ 5 ԺԿ ԴՔՓՄՎ ՔԻԳԱ ԱՄ  
ՔՂԱՊՄՎ:

የፌዴራል 5 በ ሂደት

- ሀ) ነጥበ ወ በጠላል ተቃኑል. ወሰኑ ይገኘል::

ለ) ወሰኑ ቅጥታ መስመር ጥስ በጠላል ተቃኑል. ሌይ ይገኘል::

ሐ) ነጥበ መ ክጠላል ተቃኑል. በቀኂ ስን ይገኘል::

መ) ነጥበ ከ ክጠላል ተቃኑል. በሳይ በግራ ስን ይገኘል::

### 5.3 የፌትሃናንግልና ካራ ተረጋግጧና ስፋት

$$(7 \hbar/2\mu_e c^2)$$

### 5.3.1. የንዑስ ማስረጃ የሚማር ማስተማር በቁጥር

- የጠለስ ምስሎች ተረም ምንነት መግለፅ::
  - የራከታዊሳኖ ካሬወችን ተረም መግለፅ::
  - የራከታዊሳኖ ካሬወችን ስፏት ምስሎችን በእሁድ ካሬወች  
በመከናፈል ማስላት፣ ማውቆደር::
  - የራከታዊሳኖ ካሬወችን ተረም ስፏት የሚጠቃቁ የቃለት  
ጥርጉስ መፍተት::

### 5.3.2. የዕስ ሰዕስን ስማነትማር በመነሻነት ወይም በአማራጥነት የቀረበ የመማር ማስተማር እናና ተግባራት

የነኑ አሬት እና ካራ ቢሮ እንደሆት መፈለግ እንደማቻቸል ከመገለዥ በፈት የተግባር 5.4 ጥያቄዎችን ጥንድ ጥንድ በመሆን ይሰሩ:: ጥያቄዎችን ለሰራ በመከላከልቸው እያተዘዋወሩ በማየት ተማሪዎችን ማጠረቃት:: ከዚህ ቅጥሎ የረከታዊግልና ካራ ቢሮ እንደሆት እንደማራለግ ማስታወሻ ከምሳሌዎች ጋር መሰጠት:: በተጨማሪም ተማሪዎች ማስታወሻውንና የሚለዎችን በደብተሮቸው ለይ ይቀሩ::


### 5.3.3 የምክና ስልቶችና አርዝና ተግባራት

- የተለያዩ ገኑ አሬትና ከፈዎችን ቢሮ እንዲፈልገት በስዕለዋዊ መግለጫዎች የታገቡ ጥያቄዎችን አርሱ በማዘጋጀት በመሰጠት ታካክል መሰራታቸውን መከታተል::
- የተለያዩ የነኑ አሬትና የከራ ምስለውንን በስለዳ ወይም በወረቀት ለይ በመሰጠት በእሁድ ከፈዎች በመከናፈል ስፋታቸውን በማስላት እንዲያወሰናና ማድረግ::

### 5.3.4. መሰረት ክነማብረራቸው

#### የተግባር 5.4 መሰረት

1. የጠረሻዎው የለይችው ክፍል ቁርዥ ልክታዊግል ነው::
2. እንደጠረሻዎው መጠን መልሳቸውን የተለያየ ለሆን ይችላል:: ይህን እንዲ አሬቱን መርከታዊ በማስመራያ ለከተው መልሳቸውን በማትር የተገለዥ መሆን ይኖርበታል::




$$C = 8500 \text{ mm} \cdot 4 = 34000 \text{ mm}$$

$$H.C.R = 2(C + \omega)$$


$$= 2(85\sigma_q + 20\sigma_q)$$

$$= 2(105)$$

= 210σq · C



$$W_{\text{eff}} = C + C + C + C = 4C$$



$$\mathfrak{H}\mathcal{Z}\mathcal{S} = C + \phi + C + \phi$$

$$= 2C + 2\phi$$

$$= 2(\zeta + \omega)$$

$$\Delta \Psi \cdot \nabla = C \times \phi$$

መምህር! በመጀመሪያ የመልመጃ 5 መን ጥያቄዎች ካማስረዳቸው በፈት  
የከራ እና ልብታዊግል ተረጋ እንዲሸጥ እንደሚፈለግ በማግባር ተማሪዎች  
ካወቀት በቻላ የመልመጃ 5ወን ጥያቄዎች የከፍል ሆኖ በመከተሉት  
የርመለቶዎ::

ପ୍ରକାଶିତ 5୦ ଟଙ୍କାଟଙ୍କ

1.  $v$ )  $\mathfrak{H} = 4 \gamma$

$$= (3 \text{ lb.} \cdot \text{in.}) \times 4$$

=12 Λ<sub>b</sub> σ<sub>b</sub>

d)  $\mathfrak{H} = 4 \text{ } \mathfrak{h}$

$$= 4 \times (6 \text{ lb.} \cdot \text{in})$$

$$= 24 \text{ lb.} \cdot \text{in.}$$

λ)  $\mathfrak{H} = 4 \text{ J}$

$\sigma_0$ )  $H = 47$

$$= 4 \times (5 \text{ lb.} \cdot \sigma_b)$$

$$= 4 \times (9 \text{ lb.} \cdot \text{sq})$$

= 20 h.sq

= 36 h. $\sigma$

$$2. \text{ } U) \quad \mathfrak{h} = 2 \times (\mathcal{O} + C)$$

d)  $H = 2 \times (\Theta + C)$

$$=2\times(4~\text{lb.}~\sigma_b + 5~\text{lb.}~\sigma_b)$$

$$= 2 \times (6 \text{ lb. } \sigma_b + 8 \text{ lb. } \sigma_b)$$

$$=2\times(9~\text{h}.\sigma_{\text{b}})$$

$$= 2 \times (14\text{h}.\sigma\mathbf{q})$$

= 18 h.<sup>o</sup>

$$= 28 \text{ h}\cdot\text{m}$$

$$\lambda) \quad \mathfrak{H} = 2(\varpi + C)$$

$$\sigma\sigma) \quad \mathbf{H} = 2(\mathbf{O} + \mathbf{C})$$

$$=2(5 \text{ } \Delta_b \cdot \sigma_b + 7 \text{ } \Delta_b \cdot \sigma_b)$$

$$=2(8 \text{ } \text{b. } \sigma_b + 10 \text{ } \text{b. } \sigma_b)$$

$$=2(12 \text{~fb}^{-1})$$

=2(18 λ.ση)


=24 °.sq

=36 λ.ση

መምህር! በመጀመሪያ የተግባር 5.5 ጥያቄዎች ካማስረዳው በፊት የኩል  
እና ፈከታታላለ ስፏት እንደሸቱ እንዲማረጋለሁ በሚገባ ተማሪዎች ካወቀት  
በኩሉ የተግባር 5.5ን ጥያቄዎች የክፍልያሁራ በመሰጣት የርመሳቶ::  
ከዘመኑ ካተማሪዎች መሰረት በመነሳት ለተማሪዎች ታክክለኛውን መሰረት  
ይሰጣች::

የተገበር 5.5 መስቀል

## 1. ልማት 6 ሲ.ማ የሆነ ካራ



2. ስፋታቸው ከኂደ ስ.ማ በሆነ ካልወች የተከናወል
3. ስፋታቸው 1 ከኂ ስ.ማ በሆነ 36 ካልወች ተመስርተዋል::
4. የሁለም ካልወች ይሞር 36 ከኂ ስ.ማ ነው::

የመሰረቱ ሁኔታ ጥያቄዎች የከፍል ለሆኑ ተማሪዎች እንዲሠሩ  
የደርጅቶችው:: የመሰረቱዎን ጥያቄዎች ተማሪዎች ለሰኞ በመከላከሉችው  
አየተንቀሳቀሉ ተማሪዎችን ማብራሪቶት ያስፈልጋል:: እርሃዎች  
ከተማሪዎች መሰሪ በመካከት ታክክለኛውን መሰሪ እና ማብራሪያ  
ለተማሪዎች ለጠ::

#### **የመሰረቱ 5 ማ መሰረት**

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. v) 9 ከኂ ምድብ  | ሐ) 64 ከኂ ምድብ  |
| ለ) 49 ከኂ ምድብ    | መ) 81 ከኂ ምድብ  |
| 2. v) 15 ከኂ ምድብ | ሐ) 35 ከኂ ምድብ  |
| ለ) 32 ከኂ ምድብ    | መ) 120 ከኂ ምድብ |

$$3. v) 100 \text{ ስ.ማ}^2$$

$$\text{ለ) } 28 \text{ ስ.ማ}^2$$

$$4. H = 4\gamma$$

$$\Rightarrow \gamma = 12 \text{ ስ.ማ}$$

$$5. H = 2 (C + \omega)$$

$$44 = 2 (8 + C)$$

$$C = 14 \text{ ስ.ማ}$$

$$6. 160 = C \times 10$$

$$C \text{ ተመሳሳይ } = 16 \text{ ስ.ማ}$$

$$7. \delta = \gamma^2$$

$$169 = \gamma^2$$

$$13^2 = \gamma^2$$

የከራው የገንዘብ ተመሳሳይ 13 ከኂ መሳትር ነው::

$$8. v) \delta = 400 \text{ ስ.ማ}$$

$$H = 80 \text{ ስ.ማ}$$

$$\text{b) } H = 30 \text{ N} \cdot \text{m} \\ h = 35 \text{ N} \cdot \text{m}^2$$

## 5.4 መጠር ምስክር-ች

5  $\hbar/2\pi e\tau$

#### **5.4.1. የነውስ ምልሬና የመማር ማስተማር ብቻች**

- በአባባይ የቃዬ ንግድ እና ከሆኑ ስለመስጠት ነው፡፡ ጥሩ የሚመለከት ነው፡፡
  - መጠር የሚሰጣችን ተመማሚያነትና ልዩነት መለያለ፡፡
  - ባዶ ልማት እና ከክርታን ዘርተው ማማሪ፡፡

#### **5.4.2. ንዑስ ልዩነት ለማስተካሚ በመሳሪያ ወይም በአማራርናን የቀረብ ደመኝር ማስተካሚ አድና ተገኘች**

- በዘመን የሚገኘው መሆኑን ተማሪዎች በአካባቢዎች  
የተመለከታቸውንና የሚያውቃቸውን የሰጥና፣የከብር፣ የሰላጊዎች፣  
የተራማሪያ እና የከን ቁርዕ ያለቸውን እቅዱት ይረዳ በደረሰ  
እንዲዘረዘሩ ማድረግ፡፡ መከራከል ሁሉ ማድኑች በጣም ጥሩ  
ነው፡፡ ቁጥሎ የመጣር ምስለውንና ቁርዕ ምን እንዲማሙስል በስራ  
ወረቀት ላይ በመሳል እና በጥቅር ለሌደው ላይ በመሳል ተማሪዎች  
እንዲያለ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
  - በተጨማሪም የተግባር 5.6፣ 5.7 እና 5.8 ጥያቄዎች በበድን በበድን  
በመሆኑ ካዙሩ በቻ እርከው የሚጠቃለው መሰረት ይከተሉቸው፡፡

#### 5.4.3. የምክር ስሌቶችና አርዝር ተግባራት

- በት-ጥቃት ለለንደሮች፣ ከፍቻና ለሎታ መከከል ያለ-ትን የቅርብ ልዩነቶች የሚሰጠውን ተመልከተው እንዲኖሩ ማድረግ::
  - ከዚህ የሚሰጠውን ወር ተመሳሳይ ቁርብ ያለ-ትን በአካባቢያችው የሚገኘው ቁጥራትን እንዲኖሩ በቋል መጠየቅ::
  - መጣር የሚሰጠውን በክርቶን ከዚህ ወር የሚከተሉት በኩል ወ-ሰጥ እንዲያሳይ ያደርጋቸው::

#### **5.4.4. መልክ ኮንষብራሪያ**

##### **የተግበር 5.6 መልክ**

1. በአካባቢያዎች የሚገኘ የተለያዩ የሰጥና ቁርዕስ ያለውን ዕቂወች ስም  
ለዘረዘሩ ይቻላል፡፡ ለምሳሌ፡፡ የከበረት ባቡድጥን፣ የይ እና የመሰ  
ሰነት ለሆነ ይቻላል፡፡
2. አንድ ስጥን ስጋስት ገዢ አለት፡፡
3. የእያንዳንዱ ስጥን ገዢ ቁርዕስ ነው፡፡
4. የአንድ ስጥን ሰነት ጥንድ ተቋራኑ ገዢ አከል ፍቃው፡፡

##### **የተግበር 5.7 መልክ**

1. የውጭ ጥሩ ወይም መቀመጣውና ክፍነት ከበት የሆነ የሆነ ዕቂ ለሆነ ይቻላል፡፡
2. የተለያዩ ዕቂወች ስም ለዘረዘሩ ይቻላል፡፡ ለምሳሌ የውጭ ጥሩ

##### **የተግበር 5.8 መልክ**

1. መቀመጣው ነገር በዘመና ወደ ለይ ምጋጥ ይለ፡፡
2. የበተ-ከርስቲያን የቅርቡ ክፍን፡፡
3. መቀመጣው ከበት የሆነ ወደ ለይ ምጋጥ ይለ፡፡
4. በእር የተሰራ የነፃ በት ክፍና ለለው ለጠቀስ ይቻላል፡፡




መግኞች! የመልመሽ 5ኛ ተያቄወች ለተማረሙ የከፍል ሆኖ በመስጠት  
የሁሉም ተማረሙ ይበታል ያርመለቶው፡፡ ነገር ገን በሚያርጉሙት  
ወቂት ሁሉም ተማረሙ በአንድ አይነት አመለካከት ማየት አለባቸሁ፡፡  
ከዘመና በመቀበል ለጥያቄወች ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣቸው፡፡

##### **የመልመሽ 5ኛ መልክ**


1. ሆ) ፈከታታለር ፍርማው ለሰነት ጥንድ አከል ገዢ አለት፡፡  
ለ) ለሰነት የነፃ ገዢ አለት፡፡
- ሐ) ከበት ሁሉም ነጥቦች አከል የሆነ የሆነ ነው፡፡ የሰጥና ሁሉም  
ነጥቦች አከል ለይሆነ ይቻላል፡፡
- መ) የከን መቀመጣው ከበት ለሆነ የተረሱማቸ መቀመጣው ገን ለገን-በዝ  
ነው፡፡
- ወ) ከበት ይባላል፡፡

2. Ա) համարիչ կ) սննդի մ) համարիչ ուսուցչի ա) սննդի  
3. Դպրոցի բնակչության գործառք ուղղակի է նկատել ըստուածական համարիչի:

የሆነዎች ከሆነዎት ማጠቃለያ መፈመድዋቸ መሰኑቸ



$$\begin{aligned}
 \text{היקף} &= C \times \omega \\
 &= 8\text{dm} \times 12 \text{ dm} \\
 &= 96\text{dm}^2
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \text{v) שטח} &= 8 \text{ dm} \times \frac{5}{2} \text{ dm} = 20\text{dm}^2 \\
 \text{ה) מטרים} &= 2(8\text{dm} + \frac{5}{2}\text{dm}) \\
 &= 21\text{dm}
 \end{aligned}$$

# የሚፈጸመ ስምዎች

ንዘ

(9 h/ዘዴዎች)

## መግቢያ

ተማሪዎች በስራተኞች ከፍል ስለ ገዢ መሰራርና የሚደበት የተማሪ እንዲሆነ  
ለማውቅ በተዋኑ ሥር:: በብድን ሥር:: በመልመጃ መልካ በማሸራት  
የመራራሩን ያስተዋወቁትዎ:: ይህንን የጊዜ መሰራርና ማስታወሻዎ::  
የተረዳ ከሆነ የሚመራሩን የጊዜ የሚደበት እና በእኔና ያስተዋወቁትዎ::

## የሚፈጸመ የመማር ማስተማር ዘመኑ::

- በፊት በአቀፍዎና ሲከናወ ማከከል ያለውን አሁንና ማገዢ::
- ከከናወ የገዢ ማከናወ ምድብ በኋላ የገዢ ማከናወ ምድብ  
ማቀርብ::
- የገዢ ማከናወ ምድቦችን ማጠናክር::

## የሚፈጸመ ማስተማር በዋናነት የሚያስፈልጉ የተማህርት መሄርምዎች

- ካርቶ:: እርሳ:: ክር:: የስራ ወረቀት:: ክለስ:: ባለቀለምና ነው  
መመከ
- በፊት:: በአቀፍዎ በፊት:: መከከል ያለውን ነውና የሚያሳይ  
ለንጠረዥ
- የገድግዳ የፊት:: ፍጤል:: ውና ውናም:: እቻ::

## 6.1. ስሜ:: ደቂቃ እና ለተንድ

(3 h/ዘዴዎች)

### 6.1.1. የንዑስ የሚፈጸመ የመማር ማስተማ ብቻት::

- ለተንድ የጊዜ መሰራርና የሚደበት መሆኑን መግለጫ::
- በፊት:: ደቂቃና ለተንድ መከከል ያለውን ነውና መለያት::

### **6.1.2. ንዑስ ሰዕስን ስማሰተማር በመነሻነት መደም በአማራጥነት የቀረብ የሙማር ማስተማር አድና ተግባራት**

የሰጣት ጥምህር ስለዳ ሌይ በመሳሌ ማብራሪት ተገበ ነው::  
ተጨማሪውን የጊዜ መሰራሪያ ጥምህር ስከንድን ማስተዋወቁ:: በዚሁቱ  
መሰራሪያ ጥምህር መከከል ያለውን ሆኖም በምሳሌዎች አማካኝነት  
ማስረዳት:: ተማሪዎች ካርቶን ተጠቅመው በበታን የሰጣት ጥምህሎችን  
እየሰሩ ስለጊዜ መሰራሪያ ጥምህር አቀማበርና ሆኖም እንዲለማማወያ  
ማድረግ:: እንዲን የጊዜ መሰራሪያ ጥምህር ወደ ለለው መቀርር እንዲቻሉ  
የተለያየ ጥያቄዎችን ከምሳሌዎች በቃላ እንዲሰሩ ማድረግ:: ጥምህር  
ጥጠቅመው እንዲያም኏ እና እንዲቀንስ ጥያቄዎችን ከመስከሩ ጥያቄዎች  
በተጨማሪ እያዘዣቸው መሰጠት::

ከዚህ በመቀበል የተገባር 6.1ን ጥያቄዎች የከፍል ሥራ እንዲያሸፍ  
ይዘዝተዋቸው:: ተማሪዎች የከፍል ሥራውን በሚገባ መሰራታቸውን  
ያረጋግጧለቸው::

### **6.1.3. የምክና ስልተቻና አርዝር ተግባራት**

- ተማሪዎች በሰጣት፣ ደቂቃና በፊትና መከከል ያለውን ሆኖም  
የሚያሳይ ስንጋረዱ እንዲያዘዣ ማድረግ::

### **6.1.4. መስከት ክነማብራሪያዎች**

#### **የተገባር 6.1 መስከት**

- 1) a) ከሰጣት ሰለዳው ሌይ አጠርና ወራር ያለው አመልካች የሰጣት  
ቁጥር ነው::  
b) በመጠኑ ሌዕምና ወራር ያለው አመልካች ደግሞ ደቂቃ ቁጥር  
ነው::  
c) ቀጠንና ሌዕም ያለው አመልካች ሲከንድ ቁጥር ነው::  
2. 1ሰዓት = 60 ደቂቃ

## 6.2. አስተኛን በገዢ መሰራሪያ ማድረሻ ስለ

(3 ካ/ዘመት)

### 6.2.1. የንብስ ማሰራጃን የመሆኑ ማስተማር በቃጥታ:-

- ከከፍተናው የጊዜ መሰራሪያ ማድረሻ ወደ ከቅተናው የጊዜ መሰራሪያ ማድረሻ መለወጥ::
- ከገቅተና የጊዜ መሰራሪያ ማድረሻ ወደ ከፍተና የጊዜ መሰራሪያ ማድረሻ መለወጥ::
- የጊዜ መሰራሪያ ማድረሻን መቀነስ::

### 6.2.2. ገዢ ሰዕስን ለማስተማር በመነሳነት ወይም በእማራንነት የቀረብ የመሆኑ ማስተማር እኩል ተግባራት

የዘመት ገዢ ሰዕስ ማስተማር በምት-ቃምሩበት ጥሩ ከዚህ በታች ያለትን ነጥቦች በመጀመሪያ ማስጠበብ::

- ከሰዓት ወደ የቁጥር ለመለወጥ የተሰጠውን የሰዓት መጠን 060 ማጣዬ::
- ከሰዓት ወደ ሲከንድ ለመለወጥ የተሰጠውን የሰዓት መጠን 03600 ማጣዬ::
- ከፋይ ወደ ሲከንድ ለመለወጥ የተሰጠውን የፋይ መጠን 060 ማጣዬ::

### 6.2.3. የምክና ስልተኞና ክርክር ተግባራት

- በሰዓት በፋይ የተሰጠውን ወደ ሲከንድ የሚቀይረውን የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት ይሰጣቸው::
- የተለያየ የጊዜ መሰራሪያዎችን እንዲያምሩና እንዲቀንስ የተለያየ ጥያቄዎችን በማዘጋጀት ይሰጣቸው::

### 6.2.4. መስተካከል

በተጨማሪው ተማሪዎች የመሰመዕና 68ን የተመለከትን የክፍል ሥራ የተመለከትን ደግሞ የበት ሥራ በመሰጠት እንዲሰሩ ያደርጋቸው:: ነገር ግን ለሁሉም ጥያቄዎች ተከከለኝውን መሰረት የሰራዳቸው::

### የመስጠቅ ክፍል ቁጥር

1. v)  $5 \text{ሰዓት} = 5 \times 3600 \text{ ስከንድ} = 18,000\text{ሰ}$   
ለ)  $6 \text{ሰዓት} = 6 \times 3600 \text{ ስከንድ} = 21,600\text{ሰ}$   
ሐ)  $25 \text{ዶቃር} = 25 \times 60 \text{ ስከንድ} = 1500\text{ሰ}$   
መ)  $53 \text{ዶቃር} = 53 \times 3600 \text{ ስከንድ} = 3180\text{ሰ}$
2. v) 8 ሰዓት  
ለ) 40 ደቂቃ ከ 20ሰ  
ሐ) 6 ደቂቃ ከ 40ሰ  
መ) 2 ሰዓት ከ 45 ደቂቃ
3. v) 17 ሰዓት ከ 27 ደቂቃ ከ 45 ስከንድ  
ለ) 14 ሰዓት ከ 44 ስከንድ  
ሐ) 18 ሰዓት ከ 48 ደቂቃ ከ 39 ስከንድ
4. v) 2ሰዓት ከ 50 ደቂቃ ከ 55 ስከንድ  
ለ) ከ 2ሰዓት ከ 31 ደቂቃ  
ሐ) 4ሰዓት ከ 6 ደቂቃ ከ 39 ስከንድ

### 6.3. የገዢ መሰራሪያ ምድቦችን ማውጣድ

(3 ከ/ዘዢ,የት)

#### 6.3.1. የገዢ መሰራሪያ የመማር ማስተማር ቀጥታ

- የተለያየ የገዢ መሰራሪያዎችን ማውቆድር::
- የገዢ መሰራሪያ ምድቦችን ከሚውቆድር ወር የተያያዘው የቻለት ጥርጋለምዎችን መናገሩ::

### **6.3.2. የዕስ ሰዕስን ማማትማር በመነሻነት ዘዴም በአማራጥነት የቀረብ የሙማር ማስተማር አና ተግባራት**

ቦምዬራዊ ሌጅነት ገዢ ሰዕስና እና የተለያየ የገዢ መሰራሪያ  
የሚደበቅ ተግራቸዋል:: ነገሮችና ተጠቃሚዎች ከከፍተኛ የሚሰብ  
ውድ በቅተኛ እና ከጠቅተና የሚሰብ ወድ ከፍተኛ የሚሰብ መለወጥ እና  
በተለያየ የሚደበቅ የተለከ ገዢዎችን መድመርና መቀነስ እንዲታማሩ  
ማስታወሻ:: ለዘመኝ ያመቻ አንድ የተግባር 6.2ን ተያቀዣ በበድን  
በበድን ከመፈጸም በጀት በበድና በበድና ሆኖ ተያቀዣ በበድና ሆኖ እንዲያካሂድ  
ይደርጋቸው:: ከዚያም እርስ ከነስ መልስ በመነሳት የተያቀዣናን መልስ  
ይሰራገቸው::

### **6.3.3. የምዝና ስልቶችና አርክር ተግባራት**

- በሌላ ለሌላ የሚሰብ የተሰጠ የገዢ መሰራሪያዎችን የያዘ ተያቀዣና  
ቦማዘጋጃ እንዲሰሩ ያደርጋቸው::
- ለሌላ ለሌላ የገዢ መሰራሪያ የሚሰብ የያዘ ከገዢ ይር ተያያዙነት  
ያለቸውን ተመብለዋቸ ለተማረዣና በመሰጣት ያሰራቸው::

### **6.3.4. መስከት ከነማዘጋጃዎች**

#### **ጥተገና 6.2. መስከት**

1. ሆኖ እነሰተኛ ገዢ ተጠቃሚለቸ::
2. አትሌት ደን ወድድናን ቅድም አጠናቁል::

መምህር! የመልመሽ ንዑስ ተያቀዣ የተወስነትን የከፍል ለራ  
እንዲሰሩ ያደርጋቸው:: የከፍል ለራውን ከመፈጸም በጀት የተወስነትን  
ተማረዣና በጥቀት ለሌሎች ልጋ በማስተና ለጋዳቸቸው ገለግ  
የደርጋገለቸው:: የተማረዣናን መከራ በመለስ ማድናቁ አለበት:: ከነስ  
ጠንካሬ እና ደካማ ገን በመነሳት ለተያቀዣና መልስ ይሰጣል::

Digitized by srujanika@gmail.com

1. *v) 215& Ա) 7& հ7&* մ) 480& օս) 370&
  2. *5& հ300&: 19,200&: 340&: 5& հ45&*
  3. *2600& հ20&: 4& հ40&: 270&: 4& հ1240&*
  4. *Ա. ՓՀ.ՊՊ ՔԶՀՈՎ. ՀՊԹ. ՆՈՒ:*
  5. *Մ.Հ.ԻՐՊ Շ.ԹՎ.Դ ՀԻ.Ը ԱԼ ՆՈ. ՔԴ.ՂՊՊԹ.Դ.Դ Ա1& հ45& ՔՍԸ  
ՆՈՒ:*

የሆነዎች ተደርሱት የሚጠቀሱም ማስጠና ማስተቻ

1. v) 120 ₩      v) 180 ₩      d) 300 ₩      sv) 360 ₩  
 2. v) 330 ₥      v) 225 ₥      d) 275 ₥      sv) 165 ₥  
 v) 210₮      v) 280₮      d) 300₮      sv) 7240₮

3. v)  $4758 = 7 \text{ ₩ } h55 \text{ ₥}$   
 v)  $365 \text{ ₥} = 6 \text{ ₩ } h5 \text{ ₥}$   
 d)  $463 \text{ ₥} = 7 \text{ ₩ } h43 \text{ ₥}$   
 sv)  $526 \text{ ₥} = 8 \text{ ₩ } h46 \text{ ₥}$

4. v)  $425 \text{ ₩} = 7 \text{ ₥ } h5 \text{ ₩}$       d)  $782 \text{ ₩} = 13 \text{ ₥ } h2 \text{ ₩}$   
 v)  $380 \text{ ₩} = 6 \text{ ₥ } h20 \text{ ₩}$       sv)  $820 \text{ ₩} = 13 \text{ ₥ } h40 \text{ ₩}$

5. v)  $8 \text{ ₩ } h40 \text{ ₥} + 3 \text{ ₩ } h50 \text{ ₥} = 12 \text{ ₩ } h30 \text{ ₥}$   
 v)  $11\text{₮ } h50 \text{ ₥ } h20 \text{ ₩} + 9 \text{ ₩ } h42 \text{ ₥ } h40\text{₮} = 21 \text{ ₩ } h33 \text{ ₥}$   
 d)  $h25 \text{ ₩ } h20 \text{ ₥ } h42 \text{ ₩} + 18 \text{ ₩ } h35 \text{ ₥ } h14 \text{ ₩} = 42 \text{ ₩ } h55 \text{ ₥ } h56 \text{ ₩}$

6. v)  $15\text{₮ } h30\text{₮ } h10\text{₮} - 17\text{₮ } h50 \text{ ₩} = 15 \text{ ₩ } h12\text{₮ } h20\text{₮}$   
 v)  $18\text{₮ } h40\text{₮ } h15\text{₮} - 15 \text{ ₩ } h25 \text{ ₥ } h27\text{₮} = 3\text{₮ } h4\text{₮ } h48\text{₮}$   
 d)  $6\text{₮ } h40 \text{ ₥ } h30\text{₮} - 3\text{₮ } h36 \text{ ₥ } h28 \text{ ₩} = 3\text{₮ } h4 \text{ ₥ } h2 \text{ ₩}$

7. አው-ቻብ-ሳ- ከተፈለገው በታ- የደረሰው ጥት- በ3 ስዓት ክ45 ደቁቁ  
 ንዑ::

8. ተማሪዎች በትምህርት በታ- የሚፈጸሱት ለ5 ሲ ክ45 ደ ንዑ::

9. ገዢዎ ለለ ገዢ በታ- የወያቶች አስገዳጅ ፅት::

10. አስገዳጅ

# የህወሓቱ አበት

## ጠረሻ ክፍያ

(10h/24h)

### ማግለጫ

መረጃ በተለያየ መንገዶች ለሰበሰብ ይታላል፡፡ ከነዚህም ወሰጥ ለወቻን  
በመጠቀም፡፡ በምልከት፡ በሙከራና ይከመንቶችን በመመርመር መረጃ  
መሰብሰብ ወና ወርምቶ ዓይወ፡፡ የተሰበሰብ መረጃዎችን አደራሻቶ በባር  
ገራና መግለጽ እና ከባር ገራና መረጃዎችን መተንተን በዚህ ፊልኑና  
የሚታየ ነጥቦች ዓይወ፡፡ እንዲሆም እስከ 4 የሚደርሱ መለያ ቁጥርዎችን  
አማካይ መፈለግ ተማሪዎች እንዲማሩ ያደርጋል፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች  
በግልና በጋራ ቀለል መረጃዎችን እንዲደረሱ ማድረግ፡፡ የሰበሰበዎን  
መረጃዎች በባር ገራና እንዲገልጽ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

### የህወሓቱ የመግቢ ማስተማር ዘመኩት፡-

- መረጃዎችን በባር ገራና መግለፅ፡፡
- ከባር ገራና መረጃዎችን መተርጋም፡፡
- እስከ 4 የሚደርሱ ቁጥርዎችን አማካይ መፈለግ፡፡

የዚህ ፕሮጀክት ስምምነት በዚህ በስማቅነት የቀረበ የመግቢ  
ማስተማር ዘመኩት ተግባራት

- የሰበሰበ ወረቀት፡ ማርከር፡ እርሳብ፡ ማስመራም፡ ባለቀለም እና ነው  
ጠመኑ
- የባር ገራና እስፈርቶ የሚገልጹ በሰበሰበ ወረቀት ወይም በከላሉር ላይ  
የተቀራይ ይገኘና
- በተወሰኑ መረጃዎች ላይ ተመስርቶ በሰራ ወረቀት ላይ የተሰበ በር  
ገራና ወና ወርምቶ ዓይወ፡፡

## 7.1 የመረጃዎችን በር ገራፍ መሰራት

### 7.1.1. የንብስ ምልክቱ የመማር ማስተማር ብቻቻ፡-

- መረጃዎችን በመሰብሰብ ማደራቸት፡፡
- መረጃዎችን መሠረት አድርጋው በር ገራፍ መሥራት፡፡

### 7.1.2. ንብረቴኩን ለማስተማር በመዘገበት ዘዴም በእማራጥነት የቀረበ የመማር ማስተማር ዘዴና ተግባራት

በዚህ ክፍል የሂሳብ ት-መሆኑን መረጃዎችን ቁልጋ ገራይናን በመጠቀም የተማሩ መሆኑን በመጀመሪያ ለተማሪው ግልጽነት ባለው ሁኔታ መከላሉ ካይደገም በመቀበል ሁሉት ተማሪዎች እያንዳንዱ የክፍል ተማሪ ከከራቱ የኩራኩ ዓይነቶች የሚመለዎን እያጠየቁ መረጃ እንዲሰበሰብ ማደራቸ፡፡ መረጃዎችም በተግባር 7.1 ሰነጋረጋገጫ መሰረት ያደራቸት፡፡ በር ገራፍ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በምሳሌ ማስረዳቸ፡፡ በተረካት መሰረት የመፈመች 7.1 ተያቀዥና የበት ሥር እንዲሰሩ ማደራቸ፡፡ በማቅጥለው ክፍል ገዢ ሁሉ ሁሉም ተማሪዎች የበት ሥር የበኩ መሆኑን አረጋግጣ የኩቀዥና በር መሰረት፡፡

### 7.1.3. የምዘና ስልቶችና አርዝር ተግባራት

- ተማሪዎች የመፈጸም የሰውናን የውንድ በሁት በባር ገራፍ እንዲገለዥ ያደርጋቸው፡፡
- እርስዎም በተጨማሪ የራስዎችን ተያቀዥና በማዘጋጀት የበት ሥር፣ የክፍል ሥር፣ የበድን ሥር እና የመከራ ልተና በመሰጣት ተማሪዎችን እውቀት መመዘን ይችላል፡፡

### 7.1.4. መሰረት ከነማብራሪያዎች


#### የተግባር 7.1 መሰረት

ከክፍል ተማሪዎች ወሰኑ ሁሉት ተማሪዎች የለለውን ተማሪዎች የኩራኩ ቅለትና መረጃው የተሰበበትና መረጃ መመሌከት እና አስተያየት መሰጠት፡፡


## የመስጠት 7B መሰረት

1. የዘመን ተቋቁ መልክ ስለሚለያዎች እርዳ በዘመን የሚከላሉ መመሪያ ተማሪዎች  
መስራታቸውን ያረጋግጣ::

የበተሰበ ዕለሳ ስም	ወ	ሻ	ፊ
አቶ አለሙ	7	3	10
አቶ ሆ-ሳን	8	5	13
አቶ አባይነህ	5	5	10
አቶ በለጠ	6	5	11
አቶ አለምሮንወ	3	6	9



2. በአንድ ክ-ጥሙርት በት ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል የሚመገኑ ተማሪዎችን  
በዛት የሚያሳይ የር ግራፍ



## 7.2 የባር ገራይናን መተርጋም

የነው ምክፈና የመማር ማስተማር ብቻታቸ፡-

- ከባር ገራይናን መረጃዎችን መተርጋም/መተንተን፡፡

### 7.2.1. ንዑስ ሰዕስና ስማስተማር በመነሻነት ውድም በአማራጥነት የቀረብ የመማር ማስተማር ዘዴና ተግባራት

በርግራፍ መረጃዎችን በቀላለ ለማውቆድር እንደሚጠቀም በንዑስ ሰዕስ  
7.1 ላይ የተማሩትን መከለለ ያስፈልጋል፡፡

በምትከለሰላቶች ገዢ ተማሪ አሳታፊ በሆነ መልካ ይሆን፡፡ ቅጥሎ  
ከባርግራፍ መረጃዎች እንዲሸት እንደሚተነተነ መጠየቅ፡፡ ለዘመኩ  
እንዳያገኘ የተማር 7.2 ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በሙሉን ይሰራ፡፡  
ስጨርስ የተወስኑ ተማሪዎች መልሳቶችን ይኖሩ፡፡ ለመከራታቸ  
እድናቶት መሰጠት ያስፈልጋል፡፡

ከተማሪዎች መሰሰ በመነሳት ማጠናከራያ መሰሰ መሰጠት ያስፈልጋል፡፡

### **7.2.3. የምክና ስሌቶችና አርዝር ተግባራት**

ሳንቲሞችን ከማጠኑ የተገኘውን ስዕድ አንበሳ መረጃ የሚያሳይ ማረጋገጫ  
በመስጠት ተማሪዎችን እንዲሰሩ ማድረግ::

### **7.2.4. መሬታ ከነማብራሪያዎች**

#### **የተገባር 7.2 መሬታ**

1. ሁ-ለት እነሰ-ም አንበሳና አጋዥን ዓይነት ዓይነት::
2. ii) ፌንደጋው ወደፊት 100 ገብ ተወርሱት::  
 a) አንበሳ የወጪው 40 ገብ ነው::  
 b) አጋዥን የወጪው 60 ገብ ነው::  
 iii) በከፍተኛ መጠን የወጪው ምስል አጋዥን ነው::

የመልመድ 78ን ጥያቄዎች የከናፈል ለማራ ይሰራ:: ጥያቄዎችን ለሰራ  
በመከከለቶው እየተዘዋወሩ ማጠረቃቃት ያስፈልጋል:: በተጨማሪም አርሱ  
የተማሪዎችን ድጋጋሚ በጣም ጥሩ:: እና እጅግ በጣም ጥሩ ወዘተ  
የሚለትናን አስተያየቶች በደጋጋሚነት ለይ ይቀብሉ::

#### **የመልመድ 79 መሬታ**

1. ii) አርሱ አደሩ ነቅተኛ ምርት ያገኘው በ1999 ዓ.ም ነበር::  
 a) አርሱ አደሩ 20 ኮ-ንትል መኖ ያገኘው በ2000 ዓ.ም ነበር::  
 b) ከ1999 ዓ.ም እስከ 2002 ዓ.ም ያመረተው የጠና ምርት  
     በጠቅላላ 95 ኮ-ንትል ነበር::
2. ii) አቶ መ-ሰጠና 16 ኮ-ንትል ስኩር የሻጠው ስመ-ሰ አለት ነበር::  
 a) አነስተኛ ስኩር የሻጠው ቅን ማከሰቶ ነበር::  
 b) በአራቱ ቅናት በጠቅላላ የሻጠው ስኩር 42 ኮ-ንትል ነበር::

## 7.3 በዚህው እስከ 4 የሚደርሱ መሳሪያ ቅጥርና አማካይ

4ኛ/2ዘመንት

### 7.3.1.የንብስ ማልጭ የሚሆ኏ ማስተማር ቅጥርና-

- የሁለት ቅጥርናን አማካይ መፈለግ::
- የስድስት ቅጥርናን አማካይ መፈለግ::
- የአራት ቅጥርናን አማካይ መፈለግ::

### 7.3.2. ገዢ ሰዕስን ማስተማር በመነሻነት ወይም በአማራቸኑት የቀረበ የሚሆ኏ ማስተማር አይና ተገባሩት

የተማረዥ የተግባር 7.3 ጥያቄዎችን በግል በመጀመሪያ በማስረጃ ተከራክር ተከራክር እስከ 4 የሚደርሱ መሳሪያ ቅጥርናን አማካይ በቀላሉ ለረዳ ይቻላለ::

ተማረዥ በማስረጃ ተከራክር እርምጃ ሁሉ ቅጥርናን በመምረጥ  
መፈጸም ስት ለክፍል ገዢዎች የቅርቡ::

እርምጃ ከተማረዥ መሰረት በመነሻነት ለሁሉም ጥያቄዎች ማብራሪያ  
ይለበ::

### 7.3.3. የምዘና ስሌቶችና አርዝር ተገባሩት

- የ2፣ 3 እና 4 መሳሪያ ቅጥርናን አማካይ እንዲፈልጉ እርምጃ የተለያዩ  
መፈጸምዎችን በማዘጋጀት የበት ሥራ፣ የበድን ሥራ፣ የተግባር  
ሥራ እና የሙከራ ፍተና ይስጣቸው::

### 7.3.4. መስሪቱ ከተማረዥ የቅጥርናን አማካይ

#### የተገባሩት 7.3 መስሪቱ

$$\begin{aligned} 1. \text{ አማካይ} &= \frac{\text{ማብራሪያ} + \text{የቅጥርናን መጠና} + \text{የቅጥርናን መፈለግ}}{2} \\ &= \frac{87+95}{2} \\ &= 91 \end{aligned}$$

ስለዚህ የሁለቱ ቅጥርናን አማካይ መጠና 91 ነው::

$$\begin{aligned}
 2. \text{ հայիք} &= \frac{\text{ահ.Հօր. Անդամ} + \text{ա.ԱԲ. Ք+ՀԱՅ} + \text{ահ.Հօր. Անդամ}}{2} \\
 &= \frac{80\text{հ.պ} + 30\text{հ.պ}}{2} \\
 &= 55
 \end{aligned}$$

ասի.հօր. Ոհայիք Ոհայիք 55 հ.պ ԴՐԱ:

ՉՈՐԾԻ ՀԿ ՔԻՃԻ ՄԱՆ ՓՄԸՆԴՆ ՀԱՅԻՔ ՀԱՅԸՆ ՀԱՅԸՆ ՀԱՅԸՆ  
ՀԱՅԸՆ ՔԻՃԱԿ 7.4 ԴՔՔՄԸՆ ՔՈՒԾՆ ԽՆ ՅՆՊԸՆՄ ԻԼԻՔ  
ՈՈՒԾՆ ՈՈՒԾՆ ՈՄՄԵՆ ՈԴՔԿ ՈԼԳՈՒ ՂԵ ՂՈՎ ՔԸԿՐՆ ՀԱԸՄԳ  
ԽՆԸ ՈՄԿԻՆ ՈԿ ՔԸ ՄՊԱԾՆՔ ՈՄ:

#### ՔԻՃԱԿ 7.4 ՄԱՆԻՖ

$$1. \text{ հայիք} = \frac{92+90+91}{3} = 91$$

ՔԻՃԱԿ ՀՈՊ ՉՈՐԾԻ ԴԿՄՍԸՆՔ ՀԱՅԻՔ Մ.Մ.Դ. 81 ԿՄ:

$$\begin{aligned}
 2. \text{ հայիք} &= \frac{92+90+91+93}{4} \\
 &= 91.5
 \end{aligned}$$

ՔԻՃԱԿ ՍՔԻ ՔԻՃԻ ԴԿՄՍԸՆՔ ՀԱՅԻՔ Մ.Մ.Դ. 91.5 ԿՄ:

#### ՔԱՋԱՀԱ 7Ի ՄԱՆԻՖ

$$\begin{array}{ll}
 1. \text{ v) } \text{ հայիք} = \frac{15+17}{2} & \text{ ու) } \text{ հայիք} = \frac{85+92}{2} \\
 & = \frac{32}{2} \\
 & = 16 & = \frac{177}{2} \\
 & & = 88.5
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 3) \text{ հայիք} &= \frac{23+36}{2} \\
 &= \frac{59}{2} \\
 &= 29.5
 \end{aligned}$$

$$d) \text{ } h\sigma\eta\varrho = \frac{57+73}{2}$$

$$= \frac{130}{2}$$

$$= 65$$

$$2. \text{ } v) \text{ } h\sigma\eta\varrho = \frac{14+18+19}{3}$$

$$= \frac{51}{3}$$

$$= \frac{165}{3}$$

$$= 17$$

$$= 55$$

$$\lambda) \text{ } h\sigma\eta\varrho = \frac{57+24+88}{3}$$

$$= \frac{114}{3}$$

$$= 38$$

$$3. \text{ } v) \text{ } h\sigma\eta\varrho = \frac{25+52+68+86}{4}$$

$$= \frac{228}{4}$$

$$= 57$$

$$\lambda) \text{ } h\sigma\eta\varrho = \frac{47+73+88+71}{4}$$

$$= \frac{246}{4}$$

$$= 61.5$$

$$d) \text{ } h\sigma\eta\varrho = \frac{65 + 52 + 74 + 86}{4}$$

$$= \frac{276}{4}$$

$$= 69$$

$$\text{10) } \bar{h} = \frac{83 + 95 + 75 + 97}{4} \\ = \frac{350}{4} \\ = 87.5$$

$$4. \quad \bar{h} = \frac{72 + 82 + m}{2} \\ 80 = \frac{152 + m}{2}$$

$$\Rightarrow 160 = 152 + m \\ m = 8$$


$$5. \quad \bar{h} = \frac{10 + 14 + 6 + m}{4} \\ 8 = \frac{30 + m}{4}$$

$$32 = 30 + m \\ m = 2$$

አራተኞች ቁጥር 2 ነው::

የምሳሌዎች ስነት የሚጠቃለያ መሰጠኛ መሰላች

1.  $v.$



$$\text{ለ. } \bar{x}_{\text{ማከሪ}} = \frac{85+78}{2} = \frac{163}{2} = 81.5$$

$$\text{ሐ. } \bar{x}_{\text{ማከሪ}} = \frac{85+78+83}{3} = \frac{246}{3} = 82$$

$$\text{መ. } \bar{x}_{\text{ማከሪ}} = \frac{85+78+83+80}{4} = \frac{326}{4} = 81.5$$

2. v)  $400 + 600 + 800 + 1000 = 2800$

ስለዚህ አርብ አድራሻ አሸኑን ፍርማዎችን በመስጥ የገኘው በር 2800  
ነው::

ለ) በርቱካን

ሐ) ጥጥቶ

## ¶. የማትሪክ

- ፡ Learning frame work for Early childhood development  
National curriculum Development  
Center,Kyambogo,Kampala Uganda 2005.
- ፡ Mathematics Primary 4 pupils book and Primary 4  
teachers guide, Accra, Ghana(2005).
- ፡ Basic School Mathematics-Pupils book 6,Accra,  
Ghana(2005).
- ፡ Basic School Mathematics- teachers guide 6,Accra,  
Ghana(2005).
- ፡ Richard Jolly, Lancet, Early child hood development the  
global challenge, 2007; 369:8-9.
- ፡ Zdrarko kurnik, The Scientific approach to teaching  
Mathematics, Faculty of Science, University of  
Zagreb,2008.
- ፡ Kurnik, Z. (2007), The Scinentific framework of  
teaching mathematic, U.M
- ፡ Parlerkovic,(Ed.), International Scientific Colloquim  
Mathematics and Children, Proceeding (pp 199 - 207).  
Osijek: Faculty of teacher education.
- ፡ Early Childhood development Eastern and Southern  
Africa regional office (May 2007).
- ፡ Hodder Home Learning age 8 - 9.  
[www.Mc.pta.org.uk](http://www.Mc.pta.org.uk).